

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ።

(ክለላ.1.20020507)

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 1 ።

ምዕራፍ ፡ 1 ።

1 ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ፡ ሳኦል ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ ዳዊት ፡ በማሌቃውያንን ፡ ከመግደል ፡ ተመልሶ ፡ በጸቅላግ ፡ ኹለት ፡ ቀን ፡ ያክል ፡ ተቀመጠ ።

2 ፤ በሦስተኛውም ፡ ቀን ፡ እንሆ ፡ ከሳኦል ፡ ሰፈር ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ልብሱን ፡ ቀጾ ፡ በራሱም ፡ ላይ ፡ ትቢያ ፡ ነስንሶ ፡ መጣ ፤ ወደ ፡ ዳዊትም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ በግንባሩ ፡ ተደፍቶ ፡ እጅ ፡ ነሣ ።

3 ፤ ዳዊትም ፡ ከወዴት ፡ መጣክ ፡ አለው ፡ ርሱም ፡ ከእስራኤል ፡ ሰፈር ፡ ከብልዬ ፡ መጣክ ፡ አለው ።

4 ፤ ዳዊትም ፡ ነገሩ ፡ እንደ ፡ ምን ፡ ኾነ ፡ እስኪ ፡ ንገረኝ ፡ አለው ። ርሱም ፡ መልሶ ፡ ሕዝቡ ፡ ከሰልፉ ፡ ሸሽቷል ፡ ከሕዝቡ ፡ ብዙው ፡ ወደቁ ፡ ሞቱም ፤ ሳኦልና ፡ ልጁም ፡ ዮናታን ፡ ደግሞ ፡ ሞተዋል ፡ አለ ።

5 ፤ ዳዊትም ፡ ወሬኛውን ፡ ጉልማላ ፡ ሳኦልና ፡ ልጁ ፡ ዮናታን ፡ እንደ ፡ ሞቱ ፡ በምን ፡ ታውቃለክ ፡ አለው ።

6 ፤ ወሬኛውም ፡ ጉልማላ ፡ አለ ፡ በድንገት ፡ ወደገልቦግ ፡ ተራራ ፡ መጣክ ፡ እንሆም ፡ ሳኦል ፡ ጦሩን ፡ ተመርከዞ ፡ ቆሞ ፡ ነበር ፤ ሠረገላዎችና ፡ ፈረሰኛዎችም ፡ ተከትለው ፡ ደረሱበት ።

7 ፤ ወደ ፡ ኋላውም ፡ ዘወር ፡ አለና ፡ እኔን ፡ አይቶ ፡ ጠራኝ ፤ እኔም ፡ እንሆኝ ፡ አልኩ ።

8 ፤ ርሱም ፡ አንተ ፡ ማን ፡ ነኝ ፡ አለኝ ፤ እኔም ፡ በማሌቃዊ ፡ ነኝ ፡ ብዬ ፡ መለስኩለት ።

9 ፤ ርሱም ፡ ሰውነቴ ፡ ዝላልና ፡ ደግሞ ፡ እስከ ፡ አኩን ፡ ድረስ ፡ ነፍሴ ፡ ገና ፡ ፈጽማ ፡ ሕያው ፡ ናትና ፡ በላዬ ፡ ቆመክ ፡ ግደለኝ ፡ አለኝ ።

10 ፤ እኔም ፡ ከወደቀ ፡ በኋላ ፡ አለ ፡ መዳኑን ፡ አይቼ ፡ በላዩ ፡ ቆሜ ፡ ገደልኩት ፤ በራሱም ፡ ላይ ፡ የነበረውን ፡ ዘውድ ፡ በክንዱም ፡ የነበረውን ፡ ቢተዋ ፡ ወሰድኩ ፡ ወደዚህም ፡ ወደ ፡ ጌታዬ ፡ አመጣኩት ።

11 ፤ ዳዊትና ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ የነበሩ ፡ ሰዎች ፡ ኹሉ ፡ ልብሳቸውን ፡ ይዘው ፡ ቀደዱ ።

12 ፤ በሰይፍም ፡ ወድቀዋልና ፡ ለሳኦልና ፡ ለልጁ ፡ ለዮናታን ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ ሕዝብ ፡ ለእስራኤልም ፡ ወገን ፡ እንባ ፡ እያፈሰሱ ፡ አለቀሱ ፡ እስከ ፡ ማታም ፡ ድረስ ፡ ጸሙ ።

13 ፤ ዳዊትም ፡ ወሬኛውን ፡ ጉልማላ ፡ አንተ ፡ ከወዴት ፡ ነኝ ፡ አለው ፤ ርሱም ፡ እኔ ፡ የመጸተኛው ፡ የማሌቃዊው ፡ ልጅ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ።

14 ፤ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ የቀባውን ፡ ለመግደል ፡ እጅክን ፡ ስትዘረጋ ፡ ለምን ፡ አልፈራክም ፡ አለው ።

15 ፤ ዳዊትም ፡ ከጉልማላዎቹ ፡ አንዱን ፡ ጠርቶ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ቅረብና ፡ ውደቅበት ፡ አለው ። ርሱም ፡ መታው ፡ ሞተም ።

16 ፤ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ የቀባውን ፡ እኔ ፡ ገድያለኩ ፡ ብሎ ፡ አፍክ ፡ በላይክ ፡ መስክሯልና ፡ ደምክ ፡ በራስክ ፡ ላይ ፡ ይኹን ፡ አለው ።

17 ፤ ዳዊትም ፡ ስለ ፡ ሳኦልና ፡ ስለ ፡ ልጁ ፡ ስለ ፡ ዮናታን ፡ ይህን ፡ የሐዘን ፡ ቅኔ ፡ ተቀኝ ፡

18 ፤ የይሁዳንም ፡ ልጆች ፡ ያስተምሩ ፡ ዘንድ ፡ አዘዘ ። እንሆ ፡ ይህ ፡ በያሻር ፡ መጽሐፍ ፡ ተጽፏል ።

19 ፤ የእስራኤል ፡ ክብር ፡ በከብረታዎች ፡ ላይ ፡ ተወግቶ ፡ ሞተ ፤ ኅያላን ፡ እንዴት ፡ ወደቁ!

20 ፤ የፍልስጥኤማውያን ፡ ቈንገሻት ፡ ደስ ፡ እንዳይላቸው ፡ የቈላፋንም ፡ ቈንገሻት ፡ እልል ፡ እንዳይሉ ፡ በጌት ፡

ውስጥ ፡ አታውሩ ፤ በአስቀሰውም ፡ አደባባይ ፡ የምሥራች ፡ አትበሉ ።

21 ፤ እናንተ ፡ የጊልቦዓ ፡ ተራራዎች ፡ ሆይ ፤ የሳኦል ፡ ጋሻ ፡ በዘይት ፡ እንዳልተቀባ ፤ የኅያላን ፡ ጋሻ ፡ በዚያ ፡ ወድቋልና ፤ ዝናብና ፡ ጠል ፡ አይውረድባችኹ ፤ ቍርባንንም ፡ የሚያበቅል ፡ ዕርሻ ፡ አይኹንባችኹ ።

22 ፤ ከሞቱት ፡ ደምና ፡ ከኅያላን ፡ ስብ ፡ የኖታን ፡ ቀስት ፡ አልተመለሰችም ፤ የሳኦልም ፡ ሰይፍ ፡ በከንቱ ፡ አልተመለሰም ።

23 ፤ ሳኦልና ፡ የኖታን ፡ የተዋደዱና ፡ የተስማሙ ፡ ነበሩ ፤ በሕይወታቸውና ፡ በሞታቸው ፡ አልተለያዩም ፤ ከንስር ፡ ይልቅ ፡ ፈጣኖች ፡ ነበሩ ፤ ከአንበሳም ፡ ይልቅ ፡ ብርቱዎች ፡ ነበሩ ።

24 ፤ የእስራኤል ፡ ቄንጥኸት ፡ ሆይ ፤ ቀይ ፡ ሐርና ፡ ጥሩ ፡ ግምጃ ፡ ያለብላችኹ ፡ ለነበረ ፤ በወርቀ ፡ ዘቦም ፡ ላስጌጣችኹ ፡ ለሳኦል ፡ አልቅሱሉት ።

25 ፤ ኅያላንም ፡ በሰልፍ ፡ ውስጥ ፡ እንዴት ፡ ወደቁ! የኖታንም ፡ በከረብታዎችኸ ፡ ላይ ፡ ወድቋል ።

26 ፤ ወንድሜ ፡ የኖታን ፡ ሆይ ፤ እኔ ፡ ስለ ፡ አንተ ፡ እጩነቃለኹ ፤ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ውድኸ ፡ እጅግ ፡ የተለየ ፡ ነበረ ፤ ከሴት ፡ ፍቅር ፡ ይልቅ ፡ ፍቅርኸ ፡ ለእኔ ፡ ግሩም ፡ ነበረ ።

27 ፤ ኅያላን ፡ እንዴት ፡ ወደቁ! የሰልፍም ፡ ዕቃ ፡ እንዴት ፡ ጠፋ!

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 2 ።

ምዕራፍ ፡ 2 ።

1 ፤ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ዳዊት ፡- ከይሁዳ ፡ ከተማዎች ፡ ወደ ፡ አንዲቱ ፡ ልውጣን ፡ ብሎ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ። እግዚአብሔርም ፡- ውጣ ፡ አለው ። ዳዊትም ፡- ወዴት ፡ ልውጣ ፡ አለ ። ርሱም ፡- ወደ ፡ ኬብሮን ፡ ውጣ ፡ አለው ።

2 ፤ ዳዊትም ፡ ከኹለቱ ፡ ሚስቶቹ ፡ ከኢይዝራኤላዊቱ ፡ ከአኪናሖምና ፡ የቀርሜሎሳዊው ፡ የናባል ፡ ሚስት ፡ ከነበረችው ፡ ከአቢግያ ፡ ጋራ ፡ ወደዚያ ፡ ወጣ ።

3 ፤ ዳዊትም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ የነበሩትን ፡ ሰዎችና ፡ ቤተ ፡ ሰባቸውን ፡ ኸሉ ፡ አመጣ ፤ በኬብሮንም ፡ ከተማዎች ፡ ተቀመጡ ።

4 ፤ የይሁዳም ፡ ሰዎች ፡ መጥተው ፡ በይሁዳ ፡ ቤት ፡ ይነግሥ ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ በዚያ ፡ ቀቡት ። ሳኦልን ፡ የቀበሩት ፡ የኢያቢስ ፡ ገለጻድ ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ፡ ብለው ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ።

5 ፤ ዳዊትም ፡ ወደኢያቢስ ፡ ገለጻድ ፡ ሰዎች ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ልኮ ፡ እንዲህ ፡ አላቸው ። እናንተ ፡ ለጌታችኹ ፡ ለሳኦል ፡ ይህን ፡ ቸርነት ፡ አድርጋችኋልና ፤ ቍብራችኹትማልና ፤ በእግዚአብሔር ፡ የተባረካችኹ ፡ ኹኑ ።

6 ፤ አኹንም ፡ እግዚአብሔር ፡ ቸርነትንና ፡ እውነትን ፡ ያድርግላችኹ ፤ ይህንም ፡ ነገር ፡ አድርጋችኋልና ፤ እኔ ፡ ደግሞ ፡ ይህን ፡ ቸርነት ፡ እመልስላችኋለኹ ።

7 ፤ አኹንም ፡ ጌታችኹ ፡ ሳኦል ፡ ሞቷልና ፤ እጃችኹ ፡ ትጽና ፤ እናንተም ፡ ጨክኑ ፤ ዳግም ፡ የይሁዳ ፡ ቤት ፡ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ እኾን ፡ ዘንድ ፡ ቀብተውኛል ።

8 ፤ የሳኦልም ፡ ጭፍራ ፡ አለቃ ፤ የኔር ፡ ልጅ ፡ አበኔር ፤ የሳኦልን ፡ ልጅ ፤ ኢያቡስቴን ፡ ወስዶ ፡ ወደ ፡ መሃናይም ፡ አሻገረው ፤

9 ፤ በገለጻድና ፡ በአሹራውያን ፡ በኢይዝራኤልም ፡ በኤፍሬምም ፡ በብንያምም ፡ በእስራኤልም ፡ ኸሉ ፡ ላይ ፡ አነገሡው ።

10 ፤ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ኢያቡስቴም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ መንገሥ ፡ በገመረ ፡ ጊዜ ፡ የአርባ ፡ ዓመት ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ ኹለት ፡ ዓመትም ፡ ነገሥ ፤ ነገር ፡ ግን ፤ የይሁዳ ፡ ቤት ፡ ዳዊትን ፡ ተከተለ ።

11 ፤ ዳዊትም ፡ በይሁዳ ፡ ቤት ፡ ነግሥ ፡ በኬብሮን ፡ የተቀመጠበት ፡ ዘመን ፡ ሰባት ፡ ዓመት ፡ ከስድስት ፡ ወር ፡ ነበረ ።

12 ፤ የኔር ፡ ልጅ ፡ አበኔርና ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ የኢያቡስቴ ፡ ባሪያዎች ፡ ከመሃናይም ፡ ወደ ፡ ገባያን ፡ ወጡ ።

13 ፤ የጽሑፍ ፡ ልጅ ፡ ኢየሱስ ፡ የዳዊት ፡ ባሪያዎች ፡ ወጥተው ፡ በገባዎን ፡ ውሃ ፡ መቆሚያ ፡ አጠገብ ፡ ተገናኝቸው ፤ በውሃውም ፡ መቆሚያ ፡ በአንዱ ፡ ወገን ፡ እነዚህ ፤ በሌላውም ፡ ወገን ፡ እነዚያ ፡ ኾነው ፡ ተቀመጡ ።

14 ፤ አበኔርም ፡ ኢየሱስን ፡ ጉልማሳዎች ፡ ይነሡ ፤ በፊታችንም ፡ ይቆራቁሱ ፡ አለው ፤ ኢየሱስም ፡ ይነሡ ፡ አለ ።

15 ፤ ለብንያም ፡ ወገንና ፡ ለላኦል ፡ ልጅ ፡ ለኢያሱስቴ ፡ አስራ ፡ ኹለት ፡ ከዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ዐሥራ ፡ ኹለት ፡ ተቆጥረው ፡ ተነሡ ።

16 ፤ ኹሉም ፡ እያንዳንዱ ፡ የወደረኛውን ፡ ራስ ፡ ያዘ ፤ ሰይፍንም ፡ በወደረኛው ፡ ጎን ፡ ሻጠ ፤ ተያይዘውም ፡ ወደቁ ። የዚያም ፡ ስፍራ ፡ ስም ፡ የስለታም ፡ ሰይፍ ፡ ዕርሻ ፡ ተብሎ ፡ ተጠራ ፤ ርሱም ፡ በገባዎን ፡ ነው ።

17 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ጽኑ ፡ ሰልፍ ፡ ኾነ ፤ በዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ፊት ፡ አበኔርና ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ተሸነፉ ።

18 ፤ በዚያም ፡ ሦስቱ ፡ የጽሑፍ ፡ ልጆች ፡ ኢየሱስ ፡ አቤላ ፡ ዐላሄልም ፡ ነበሩ ፤ ዐላሄልም ፡ እንደ ፡ ዱር ፡ ሚዳቋ ፡ በሩጫ ፡ ፈጣን ፡ ነበረ ።

19 ፤ ዐላሄልም ፡ የአበኔርን ፡ ፍለጋ ፡ ተከታተለ ፤ አበኔርንም ፡ ከማሳደድ ፡ ቀኝና ፡ ግራ ፡ አላለም ።

20 ፤ አበኔርም ፡ ዘወር ፡ ብሎ ፡ ተመለከተና ፡ አንተ ፡ ዐላሄል ፡ ነኝን ፡ አለ ። ርሱም ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ አለ ።

21 ፤ አበኔርም ፡ ወደ ፡ ቀኝ ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ ግራ ፡ ፈቀቅ ፡ በል ፤ አንድ ፡ ጉልማሳ ፡ ያዝ ፤ መሣሪያውንም ፡ ውሰድ ፡ አለው ። ዐላሄል ፡ ግን ፡ ርሱን ፡ ከማሳደድ ፡ ፈቀቅ ፡ ይል ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለ ።

22 ፤ አበኔርም ፡ ዐላሄልን ፡ ከምድር ፡ ጋራ ፡ እንዳላጣብቅኽ ፡ እኔን ፡ ከማሳደድ ፡ ፈቀቅ ፡ በል ፤ ወደ ፡ ወንድምኽ ፡ ወደ ፡ ኢየሱስ ፡ ፊቱን ፡ አቅኝኛል ፡ አይ ፡ ዘንድ ፡ እንዴት ፡ ይቻላል ፡ አለው ።

23 ፤ ነገር ፡ ግን ፤ ከርሱ ፡ ፈቀቅ ፡ ይል ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለ ፤ አበኔርም ፡ በጦሩ ፡ ጫፍ ፡ ሆዱን ፡ ወጋው ፤ ጦሩም ፡ በኳላው ፡ ወጣ ፤ በዚያም ፡ ስፍራ ፡ ወድቆ ፡ ሞተ ። ዐላሄልም ፡ ወድቆ ፡ በሞተበቱ ፡ ስፍራ ፡ የሚያልፍ ፡ ኹሉ ፡ ይቆም ፡ ነበር ።

24 ፤ ኢየሱስ ፡ አቤላም ፡ አበኔርን ፡ አሳደዱ ፤ በገባዎንም ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ መንገድ ፡ በጋይ ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ እስካለው ፡ እስከ ፡ አማ ፡ ከራሳቸው ፡ ድረስ ፡ በወጡ ፡ ጊዜ ፡ ፀሐይ ፡ ጠለቀች ።

25 ፤ የብንያምም ፡ ልጆች ፡ ወደ ፡ አበኔር ፡ ተሰበሰቡ ፤ በአንድነትም ፡ ኾኑ ፤ በከራሳቸውም ፡ ራስ ፡ ላይ ፡ ቆሙ ።

26 ፤ አበኔርም ፡ ወደ ፡ ኢየሱስ ፡ ጮኸ ፡ ሰይፍ ፡ በእውኑ ፡ እስከ ፡ ዘለዓለም ፡ ያጠፋልን ፡ ፍጻሜው ላ ፡ መራራ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ አታውቅምን ፡ ሕዝቡ ፡ ወንድሞቻቸውን ፡ ከማሳደድ ፡ ይመለሱ ፡ ዘንድ ፡ ሕዝቡን ፡ የማትናገር ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ነው ፡ አለው ።

27 ፤ ኢየሱስም ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! ባትናገር ፡ ኖሮ ፡ ሕዝቡ ፡ በጧት ፡ ወጥተው ፡ በኼዱ ፡ ነበር ፤ ወንድሞቻቸውንም ፡ ማሳደድ ፡ በተዉ ፡ ነበር ፡ አለ ።

28 ፤ ኢየሱስም ፡ ቀንደ ፡ መለከት ፡ ነፋ ፡ ሕዝቡም ፡ ኹሉ ፡ ቆመ ፤ ከዚያም ፡ በኳላ ፡ እስራኤልን ፡ አላሳደደም ፤ ሰልፍም ፡ አላደረገም ።

29 ፤ አበኔርና ፡ ሰዎቹም ፡ ሌሊቱን ፡ ኹሉ ፡ ዐረባ ፡ እያለፉ ፡ ኹዱ ፤ የርዳኖስንም ፡ ተሻገሩ ፤ ቢትሮንንም ፡ ኹሉ ፡ ካለፉ ፡ በኳላ ፡ ወደ ፡ መሃናይም ፡ መጡ ።

30 ፤ ኢየሱስም ፡ አበኔርን ፡ ከማሳደድ ፡ ተመለሰ ፤ ሕዝቡንም ፡ ኹሉ ፡ ሰበሰቡ ፤ ከዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ከዐላሄል ፡ ሌላ ፡ ዐሥራ ፡ ዘጠኝ ፡ ሰዎች ፡ ጎደሉ ።

31 ፤ የዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ከብንያምና ፡ ከአበኔር ፡ ሰዎች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ ያኽል ፡ ገደሉ ።

32 ፤ ዐላሄልንም ፡ አንሥተው ፡ በቤተ ፡ ልሔም ፡ በአባቱ ፡ መቃብር ፡ ቀበሩት ፤ ኢየሱስ ፡ ሰዎቹም ፡ ሌሊቱን ፡ ኹሉ ፡ ኹዱ ፤ በኩብሮንም ፡ አነጉ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 3 ።

ምዕራፍ ፡ 3 ።

1 ፤ በሳኦል ፡ ቤትና ፡ በዳዊት ፡ ቤት ፡ መካከል ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡ ጦርነት ፡ ኾነ ፤ የዳዊት ፡ ቤት ፡ እየበረታ ፡ የሳኦል ፡ ቤት ፡ ግን ፡ እየደከመ ፡ የሚኼድ ፡ ኾነ ።

2 ፤ ለዳዊትም ፡ ወንድ ፡ ልጆች ፡ በኬብሮን ፡ ተወለዱለት ፤ በከፍም ፡ ከኢይዝራኤላዊቱ ፡ ከአኪናሖም ፡ የተወለደው ፡ አምናን¹⁴⁵ ፡ ነበረ ።

3 ፤ ኹለተኛውም ፡ የቀርሜሎሳዊው ፡ የናባል ፡ ሚስት ፡ ከነበረች ፡ ከአቢግያ ፡ የተወለደው ፡ ዶሎሕያ¹⁴⁶ ፡ ነበረ ። ሦስተኛውም ፡ ከኔቨር ፡ ንጉሥ ፡ ከተልማይ¹⁴⁷ ፡ ልጅ ፡ ከመዓካ ፡ የተወለደው ፡ አቤሴሎም¹⁴⁸ ፡ ነበረ ።

4 ፤ አራተኛውም ፡ የአጊት ፡ ልጅ ፡ አዶንያስ ፡ ዐምስተኛውም ፡ የአቢጣል ፡ ልጅ ፡ ሰፋጥያስ ፡ ነበረ ።

5 ፤ ስድስተኛውም ፡ የዳዊት ፡ ልጅ ፡ ሚስት ፡ የዴግላ ፡ ልጅ ፡ ይትረጋም ፡ ነበረ ። እነዚህም ፡ ለዳዊት ፡ በኬብሮን ፡ ተወለዱለት ።

6 ፤ በሳኦል ፡ ቤትና ፡ በዳዊት ፡ ቤት ፡ መካከል ፡ ጦርነት ፡ ኾኖ ፡ ሳለ ፡ አበኔር ፡ በሳኦል ፡ ቤት ፡ ይበረታ ፡ ነበር ።

7 ፤ ለሳኦልም ፡ የኢዮሄል ፡ ልጅ ፡ ሪጽፋ ፡ የተባለች ፡ ቁባት ፡ ነበረችው ፤ ኢያቡስቴም ፡ አበኔርን ፡- ወዳባቴ ፡ ቁባት ፡ ለምን ፡ ገባኝ ፡ አለው ።

8 ፤ አበኔርም ፡ በኢያቡስቴ ፡ ቃል ፡ እጅግ ፡ ተቈጥቶ ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡- እኔ ፡ ለአባትክ ፡ ለሳኦል ፡ ቤት ፡ ለወንድሞቼም ፡ ለዘመዶቼም ፡ ቸርነት ፡ አድርጌያለኹ ፡ አንተንም ፡ ለዳዊት ፡ እጅ ፡ አሳልፌ ፡ አልሰጠኹም ፤ አንተም ፡ ዛሬ ፡ ከዚች ፡ ሴት ፡ ጋራ ፡ ስለሠራኹት ፡ ጎጢአት ፡ ትከሰኛለኝ ፤ በእውኑ ፡ እኔ ፡ የውሻ ፡ ራስ ፡ ነኝን ።

9 ፤ 10 ፤ መንግሥትን ፡ ከሳኦል ፡ ቤት ፡ ያወጣ ፡ ዘንድ ፡ የዳዊትንም ፡ ዙፋን ፡ በእስራኤልና ፡ በይሁዳ ፡ ከዳን ፡ ገምሮ ፡ እስከ ፡ ቤርሳቤሕ ፡ ድረስ ፡ ከፍ ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለዳዊት ፡ እንደ ፡ ማለለት ፡ እንዲሁ ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ባላደርግ ፡ እግዚአብሔር ፡ በአበኔር ፡ ይህን ፡ ያድርግበት ፡ ይህንም ፡ ይጨምርበት ።

11 ፤ ኢያቡስቴም ፡ አበኔርን ፡ ይፈራው ፡ ነበርና ፡ አንዳች ፡ ይመልስለት ፡ ዘንድ ፡ አልቻለም ።

12 ፤ አበኔርም ፡ ለዳዊት ፡- ምድሪቱ ፡ ለማን ፡ ናት ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አድርግ ፡ እጄም ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ትኾናለች ፡ እስራኤልንም ፡ ኾሉ ፡ ወዳንተ ፡ እመልሰዋለኹ ፡ ብለው ፡ ይነግሩት ፡ ዘንድ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ሰደደለት ።

13 ፤ ዳዊትም ፡- ይኹን ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አደርጋለኹ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ ከአንተ ፡ እሻለኹ ፤ ፊቴን ፡ ለማየት ፡ በመጣክ ፡ ጊዜ ፡ የሳኦልን ፡ ልጅ ፡ ሜልኮልን ፡ ካላመጣክልኝ ፡ ፊቴን ፡ አታይም ፡ አለ ።

14 ፤ ዳዊትም ፡ ወደሳኦል ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ ኢያቡስቴ ፡- በመቶ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ሸለፈት ፡ ያጨኳትን ፡ ሚስቴን ፡ ሜልኮልን ፡ ሰጠኝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ሰደደ ።

15 ፤ ኢያቡስቴም ፡ ልኮ ፡ ከሌላ ፡ ልጅ ፡ ከባሏ ፡ ከፈልጢኤል ፡ ወሰዳት ።

16 ፤ ባሏም ፡ እያለቀሰ ፡ ከርሷ ፡ ጋራ ፡ ኼደ ፡ እስከ ፡ ብራቂም ፡ ድረስ ፡ ተከተላት ። አበኔርም ፡- ኹድ ፡ ተመለስ ፡ አለው ፤ ርሱም ፡ ተመለሰ ።

17 ፤ አበኔርም ፡ ለእስራኤል ፡ ሽማግሌዎች ፡- አስቀድሞ ፡ ዳዊት ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ ፈልጋችኹ ፡ ነበር ።

18 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ስለ ፡ ዳዊት ፡- በባሪያዬ ፡ በዳዊት ፡ እጅ ፡ ሕዝቤን ፡ እስራኤልን ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ እጅና ፡ ከጠላቶቻቸው ፡ ኾሉ ፡ እጅ ፡ አድናለኹ ፡ ብሎ ፡ ተናግሯልና ፡ እንግዲህ ፡ አኹን ፡ አድርጉ ፡ ብሎ ፡ ነገራቸው ።

19 ፤ አበኔርም ፡ ደግሞ ፡ በብንያም ፡ ወገን ፡ ገሮ ፡ ተናገረ ፤ አበኔርም ፡ ደግሞ ፡ በእስራኤልና ፡ በብንያም ፡ ቤት ፡ ኾሉ ፡ መልካም ፡ የነበረውን ፡ ለዳዊት ፡ ለነግረው ፡ ወደ ፡ ኬብሮን ፡ ኼደ ።

145 አማኝ ።
146 ዕብ. ፡ ኪልአብ ፡ (ከለአ ፡ አበ ፡ ከላ ፡ ከለከለ ፡ አባት) ።
147 ዕብ. ፡ ታልማይ ፡ (ተላሚ ፡ ዐራሽ) ።
148 ዕብ. ፡ አቢሻሎም ፡ (አበ ፡ ሰላም ፡ የሰላም ፡ አባት) ።

20 ፤ አበኔርም : ከኻያ : ሰዎች : ጋራ : ወደ : ዳዊት : ወደ : ኬብሮን : መጣ :: ዳዊትም : ለአበኔርና : ከርሱ : ጋራ : ለነበሩት : ሰዎች : ግብግብ : አደረገላቸው ::

21 ፤ አበኔርም : ዳዊትን :- ተነሥቼ : ልኸድ : ከአንተ : ጋራም : ቃል : ኪዳን : እንዲያደርጉ : ነፍሰኸም : እንደ : ወደደች : ኸሉን : እንድትገዛ : እስራኤልን : ኸሉ : ለጌታዬ : ለንጉሥ : ልሰብስብ : አለው :: ዳዊትም : አበኔርን : አሰናበተው : በደኅናም : ኼደ ::

22 ፤ በዚያን : ጊዜም : የዳዊት : ባሪያዎችና : ኢዮአብ : ከዘመቻ : ታላቅ : ምርኮ : ይዘው : መጡ :: አበኔር : ግን : ዳዊት : አሰናብቶት : በደኅና : ኼደ : ነበር : እንጂ : በኬብሮን : አልነበረም ::

23 ፤ ኢዮአብና : ከርሱም : ጋራ : የነበረ : ጭፍራ : ኸሉ : በመጡ : ጊዜ :- የኔር : ልጅ : አበኔር : ወደ : ንጉሥ : መጣ : አሰናበተውም : በደኅናውም : ኼደ : ብለው : ሰዎች : ለኢዮአብ : ነገሩት ::

24 ፤ ኢዮአብም : ወደ : ንጉሥ : ገብቶ :- ምን : አደረግኸኝ ። እንሆ : አበኔር : መጥቶልኸኝ : ነበር ፤ በደኅና : እንዲኼድ : ስለ : ምን : አሰናበትኸው ።

25 ፤ የኔር : ልጅ : አበኔር : ያታልልኸኝ : ዘንድ : መውጫኸንና : መግቢያኸንም : ያውቅ : ዘንድ : የምታደርገውንም : ነገር : ኸሉ : ያስተውል : ዘንድ : እንደ : መጣ : አታውቅምን ። አለው ::

26 ፤ ኢዮአብም : ከዳዊት : በወጣ : ጊዜ : መልእክተኞቻችን : ከአበኔር : በኪላ : ላከ ። ከሴይርም : ጉድጓድም : መለሱት :: ዳዊት : ግን : ይህን : አላወቀም ::

27 ፤ አበኔርም : ወደ : ኬብሮን : በተመለሰ : ጊዜ : ኢዮአብ : በበር : ውስጥ : በቄይታ : ይናገረው : ዘንድ : ወደ : አጠገቡ : ወሰደው ፤ በዚያም : ለወንድሙ : ለዐላሄል : ደም : ተበቅሎ : ሆዱን : መታው : ሞተም ::

28 ፤ በኪላም : ዳዊት : ይህ : ነገር : እንደ : ተደረገ : በሰማ : ጊዜ :- ከኔር : ልጅ : ከአበኔር : ደም : በእግዚአብሔር : ዘንድ : ለዘለዓለም : እኔ : ንጹሕ : ነኝ ። መንግሥቴም : ንጹሕ : ነው ፤

29 ፤ በኢዮአብ : ራስ : ላይና : በአባቱ : ቤት : ኸሉ : ላይ : ይምጣበት ፤ በኢዮአብም : ቤት : ፈላሽ : ነገር : ያለበት : ወይም : ለምጻም : ወይም : ዐንካላ : ወይም : በሰይፍ : የሚወድቅ : ወይም : እንጀራ : የሌለው : ሰው : አይታጣ : አለ ::

30 ፤ ኢዮአብና : ወንድሙ : አቢላም : በሰልፍ : በገባዎን : ወንድማቸው : ዐላሄልን : ገድሎ : ነበርና ። አበኔርን : ገደሉት ::

31 ፤ ዳዊትም : ኢዮአብንና : ከርሱ : ጋራ : የነበሩትን : ሕዝብ : ኸሉ :- ልብላቸኸንን : ቅደዱ ። ማቅም : ልበሱ ። በአበኔርም : ፊት : አልቅሱ : አላቸው :: ንጉሡም : ዳዊት : ከቃሬዛው : በኪላ : ኼደ ::

32 ፤ አበኔርንም : በኬብሮን : ቀበሩት ፤ ንጉሡም : ድምፁን : ከፍ : አድርጎ : በአበኔር : መቃብር : አጠገብ : አለቀሰ ፤ ሕዝቡም : ኸሉ : አለቀሱ :: ንጉሡም : ለአበኔር :-

33 ፤ አበኔር : ሰነፍ : እንደሚሞት : ይምታልን ።

34 ፤ እጅኸኝ : አልታሰረም ። እግርኸም : በሰንሰለት : አልተያዘም ፤ ሰው : በዐመፀኞች : ፊት : እንደሚወድቅ : አንተ : እንዲሁ : ወደቅኸኝ : ብሎ : የልቅሶ : ቅኔ : ተቀኘለት ። ሕዝቡም : ኸሉ : ዋይታ : አብዝተው : አለቀሱ ::

35 ፤ ሕዝቡም : ኸሉ : ገና : ሳይመሸ : ዳዊትን : እንጀራ : ይበላ : ዘንድ : ሊጋብዙት : መጡ ፤ ዳዊት : ግን :- ፀሐይ : ላትጠልቅ : እንጀራ : ወይም : ሌላ : ነገር : ብቀምስ : እግዚአብሔር : ይህን : ያድርግብኝ ። ይህንም : ይጨምርብኝ : ብሎ ፤ ማለ ።

36 ፤ ሕዝቡም : ኸሉ : ይህን : ተመለከቱ ። ደስ : አሠኛቸውም ፤ በሕዝቡም : ኸሉ : ፊት : ንጉሥ : ያደረገው : ኸሉ : ደስ : አሠኛቸው ።

37 ፤ በዚያም : ቀን : ሕዝቡ : ኸሉ : እስራኤልም : ኸሉ : የኔር : ልጅ : የአበኔር : ሞት : ከንጉሡ : ዘንድ : እንዳልኸነ : ዐወቁ ።

38 ፤ ንጉሡም : ባሪያዎቹን :- ዛሬ : በእስራኤል : ዘንድ : መከራንና : ታላቅ : ሰው : እንደ : ወደቀ : አታውቁምን ።

39 ፤ እኔም ፡ ዛሬ ፡ ምንም ፡ ለመንገሥ ፡ የተቀባኸ፡ ብኸን ፡ ደካማ ፡ ነኝ ፤ እነዚህም ፡ ሰዎች ፡ የጽፋያ ፡ ልጆች ፡ በርትተውብኛል ፤ እግዚአብሔር ፡ ክፋት ፡ በሠራ ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ክፋቱ ፡ ይመልስበት ፡ አላቸው ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 4 ።

ምዕራፍ ፡ 4 ።

1 ፤ የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ኢያቡስቴ ፡ አበኔር ፡ በኬብሮን ፡ እንደ ፡ ሞተ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ እጁ ፡ ደከመች ፡ እስራኤላውያንም ፡ ሹሉ ፡ ደነገጡ ።

2 ፤ ለሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ለኢያቡስቴ ፡ የጭፍራ ፡ አለቃዎች ፡ የኾኑ ፡ ኹለት ፡ ሰዎች ፡ ነበሩት ፤ የአንዱም ፡ ስም ፡ በዓና ፡ የኹለተኛውም ፡ ስም ፡ ሬካብ ፡ ነበረ ፡ ከብንያምም ፡ ልጆች ፡ የብኤሮታዊው ፡ የሬሞን ፡ ልጆች ፡ ነበሩ ፤ ብኤሮትም ፡ ለብንያም ፡ ተቈጥራ ፡ ነበር ።

3 ፤ ብኤሮታውያንም ፡ ወደ ፡ ጌቴም ፡ ሸሸተው ፡ ነበር ፡ እስከ ፡ ዛሬም ፡ ድረስ ፡ በዚያ ፡ ተጠግተው ፡ ነበር ።

4 ፤ ለሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ለዮናታን ፡ አንድ ፡ ሸባ ፡ የኾነ ፡ ልጅ ፡ ነበረው ። የሳኦልና ፡ የዮናታን ፡ ወሬ ፡ ከኢይዝራኤል ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ የዐምስት ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፡ ሞግዚቱም ፡ ዐዘላው ፡ ሸሸች ፤ ፈጥናም ፡ ስትሸሸ ፡ ወድቆ ፡ ሸባ ፡ ኾነ ። ስሙም ፡ ሜምሬቦስቴ ፡ ነበር ።

5 ፤ የብኤሮታዊውም ፡ የሬሞን ፡ ልጆች ፡ ሬካብና ፡ በዓና ፡ ቀኑ ፡ ሲሞቅ ፡ ወደኢያቡስቴ ፡ ቤት ፡ መጡ ፤ ርሱም ፡ በቀትር ፡ ጊዜ ፡ በምንጣፍ ፡ ላይ ፡ ተኝቶ ፡ ነበር ።

6 ፤ በረኛዪቱም ፡ ስንዴ ፡ ታባባር ፡ ነበር ፡ አንቀላፍታም ፡ ተኝታ ፡ ነበር ፤ ሬካብና ፡ ወንድሙ ፡ በዓናም ፡ በቀስታ ፡ ገቡ ።

7 ፤ ወደ ፡ ቤትም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ ርሱ ፡ በዕልፍኙ ፡ በምንጣፍ ፡ ላይ ፡ ተኝቶ ፡ ሳለ ፡ መቱት ፡ ገደሉትም ፤ ርሱንም ፡ ቈርጠው ፡ ወሰዱት ፡ በዐረባም ፡ መንገድ ፡ ሌሊቱን ፡ ሹሉ ፡ ሹዱ ።

8 ፤ የኢያቡስቴንም ፡ ራስ ፡ ይዘው ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ኬብሮን ፡ መጡ ፡ ንጉሡንም ፡— ነፍሰኸን ፡ ይሻ ፡ የነበረው ፡ የጠላትኸ ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ የኢያቡስቴ ፡ ራስ ፡ እንሆ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ዛሬ ፡ ከሳኦልና ፡ ከዘሩ ፡ ለጌታችን ፡ ለንጉሥ ፡ ተበቀለለት ፡ አሉት ።

9 ፤ ዳዊትም ፡ ለብኤሮታዊው ፡ ለሬሞት ፡ ልጆች ፡ ለሬካብና ፡ ለወንድሙ ፡ ለበዓና ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ መለሰላቸው ። ነፍሴን ፡ ከመከራ ፡ ሹሉ ፡ ያዳኑ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን!

10 ፤ መልካም ፡ ወሬ ፡ የያዘ ፡ መስሎት ፡— እንሆ ፡ ሳኦል ፡ ሞተ ፡ ብሎ ፡ የነገረኝን ፡ የምሥራቹ ፡ ዋጋ ፡ እንዲኾን ፡ ይገባ ፡ በጸቅላግ ፡ ገደልኸት ።

11 ፤ ይልቁንስ ፡ በቤቱ ፡ ውስጥ ፡ በምንጣፍ ፡ ላይ ፡ ንጹሐን ፡ ሰው ፡ የገደላችኹትን ፡ እናንተን ፡ ኅጢአተኛዎችንም ፡ እንዴት ፡ ነዋ ። ደሙን ፡ ከእጃችኹ ፡ አልሻውምን ። ከምድርም ፡ አላጠፋችኹምን ።

12 ፤ ዳዊትም ፡ ጉልማላዎቹን ፡ አዘዘ ፡ ገደሏቸውም ፤ እጃቸውንና ፡ እግራቸውን ፡ ቈርጠው ፡ በኬብሮን ፡ በውሃ ፡ መቆጣጠያ ፡ አጠገብ ፡ አንጠለጠሏቸው ። የኢያቡስቴንም ፡ ራስ ፡ ወስደው ፡ በአበኔር ፡ መቃብር ፡ በኬብሮን ፡ ቀበሩት ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 5 ።

ምዕራፍ ፡ 5 ።

1 ፤ የእስራኤልም ፡ ነገድ ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ ኬብሮን ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ መጥተው ፡— እንሆ ፡ እኛ ፡ የዐጥንትኸ ፡ ፍላጭ ፡ የሥጋኸ ፡ ቀራጭ ፡ ነን ።

2 ፤ አስቀድሞ ፡ ሳኦል ፡ በእኛ ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ኾኖ ፡ ሳለ ፡ እስራኤልን ፡ የምታወጣና ፡ የምታገባ ፡ አንተ ፡ ነበርኸ ፤ እግዚአብሔርም ፡— አንተ ፡ ሕዝቤን ፡ እስራኤልን ፡ ትጠብቃለኸ ፤ በእስራኤልም ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ ትኾናለኸ ፡ ብሎኸ ፡ ነበር ፡ አሉት ።

3 ፤ የእስራኤልም ፡ ሸማግሌዎች ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ኬብሮን ፡ መጡ ፤ ንጉሡ ፡ ዳዊትም ፡ በኬብሮን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ከነርሱ ፡ ጋራ ፡ አደረገ ፤ በእስራኤልም ፡ ንጉሥ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ቀበት ።

- 4 ፤ ዳዊትም ፡ መንገሥ ፡ በገመረ ፡ ጊዜ ፡ የሠላሳ ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፡ አርባ ፡ ዓመትም ፡ ነገሠ ።
- 5 ፤ በኬብሮን ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ ሰባት ፡ ዓመት ፡ ከስድስት ፡ ወር ፡ ነገሠ ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ በእስራኤል ፡ ኸሉና ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ ሠላሳ ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ።
- 6 ፤ ንጉሡና ፡ ሰዎቹም ፡ በአገሩ ፡ ውስጥ ፡ ከተቀመጡት ፡ ከኢያቡሳውያን ፡ ጋራ ፡ ለመዋጋት ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ኼዱ ፤ እነርሱም ፡- ዳዊት ፡ ወደዚህ ፡ ሊገባ ፡ አይችልም ፡ ብለው ፡ ዐስበው ፡ ነበርና ፡ ዳዊትን ፡- ዕውሮችንና ፡ ዐንካሳዎችን ፡ ካላወጣኸ ፡ በቀር ፡ ወደዚህ ፡ አትገባም ፡ አሉት ።
- 7 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ዳዊት ፡ ዐምባዩቱን ፡ ጽዮንን ፡ ያዘ ፡ ርሷም ፡ የዳዊት ፡ ከተማ ፡ ናት ።
- 8 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ዳዊት ፡- ኢያቡሳውያንን ፡ የሚመታ ፡ በውሃ ፡ መኼጃው ፡ ይውጣ ፤ የዳዊትም ፡ ነፍስ ፡ የምትጠላቸውን ፡ ዕውሮችንና ፡ ዐንካሳዎችን ፡ ያውጣ ፡ አለ ። ስለዚህም ፡ በምሳሌ ፡- ዕውርና ፡ ዐንካሳ ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ አይግቡ ፡ ተባለ ።
- 9 ፤ ዳዊትም ፡ በዐምባዩቱ ፡ ውስጥ ፡ ተቀመጠ ፡ የዳዊትም ፡ ከተማ ፡ ብሎ ፡ ጠራት ። ዳዊትም ፡ ዙሪያዋን ፡ ከሚሎ ፡ ገምሮ ፡ ወደ ፡ ውስጥ ፡ ቀጠራት ።
- 10 ፤ ዳዊትም ፡ እየበረታ ፡ ኼደ ፤ የሰራዊት ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ነበረ ።
- 11 ፤ የጢሮስም ፡ ንጉሥ ፡ ኪራም ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ መልእክተኞቻችን ፡ የዝግባ ፡ ዕንጨትንም ፡ ዐናጢዎችንም ፡ ጠራቢዎችንም ፡ ላከ ፤ ለዳዊትም ፡ ቤት ፡ ሠሩለት ።
- 12 ፤ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ አድርጎ ፡ እንዳጸናው ፡ ስለ ፡ ሕዝቡ ፡ ስለ ፡ እስራኤልም ፡ መንግሥቱን ፡ ከፍ ፡ እንዳደረገ ፡ ዐወቀ ።
- 13 ፤ ዳዊትም ፡ ከኬብሮን ፡ ከመጣ ፡ በኋላ ፡ ሌላዎቹን ፡ ቁባቶቹንና ፡ ሚስቶቹን ፡ ከኢየሩሳሌም ፡ ወሰደ ፤ ለዳዊትም ፡ ደግሞ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ ተወለዱለት ።
- 14 ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ የተወለዱለት ፡ ስማቸው ፡ ይህ ፡ ነው ፤ ሳሙስ ፡
- 15 ፤ ሰባብ ፡ ናታን ፡ ሰሎሞን¹⁴⁹ ፡ ኢያቤሐር ፡ ኤሊሱዔ ፡
- 16 ፤ ናፌቅ ፡ ያፍያ ፡ ኤሊሳማ ፡ ኤሊዳሄ ፡ ኤሊፋላት ።
- 17 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ዳዊት ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ኾኖ ፡ እንደ ፡ ተቀባ ፡ ሰሙ ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ኸሉ ፡ ዳዊትን ፡ ሊፈልጉ ፡ ወጡ ፤ ዳዊትም ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ምሽጉ ፡ ወረደ ።
- 18 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ መጥተው ፡ በራፋይም ፡ ሸለቆ ፡ ተበትነው ፡ ሰፈሩ ።
- 19 ፤ ዳዊትም ፡- ወደ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ልውጣን ፡ በእጄስ ፡ አሳልፈኸ ፡ ትሰጣቸዋለኸን ፡ ብሎ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ። እግዚአብሔርም ፡ ዳዊትን ፡- ፍልስጥኤማውያንን ፡ በርግጥ ፡ በእጅኸ ፡ አሳልፌ ፡ እሰጣቸዋለኸና ፡ ውጣ ፡ አለው ።
- 20 ፤ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ በዓልፕራሲም ፡ መጣ ፡ በዚያም ፡ መታቸውና ፡- ውሃ ፡ እንዲያፈርስ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጠላቶቹን ፡ በፊቴ ፡ አፈረሳቸው ፡ አለ ። ስለዚህም ፡ የዚያን ፡ ስፍራ ፡ ስም ፡ በዓልፕራሲም ፡ ብሎ ፡ ጠራው ።
- 21 ፤ ጣዖቶቻቸውንም ፡ በዚያ ፡ ተወ ፡ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ወሰዷቸው ።
- 22 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ደግሞ ፡ መጡ ፡ በራፋይምም ፡ ሸለቆ ፡ ተበትነው ፡ ሰፈሩ ።
- 23 ፤ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ፤ ርሱም ፡- በኋላቸው ፡ ዞረኸ ፡ በሾላው ፡ ዛፍ ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ግጠማቸው ፡ እንጂ ፡ አትውጣ ።
- 24 ፤ በሾላውም ፡ ዛፍ ፡ ራስ ፡ ውስጥ ፡ የሸውሸውታ ፡ ድምፅ ፡ ስትሰማ ፡ በዚያን ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ ጭፍራ ፡ ለመምታት ፡ በፊትኸ ፡ ወጥቶ ፡ ይኾናልና ፡ በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ቸኮል ፡ አለው ።

149 ዕብ. ፡ ሸሎሞህ ፡ (ሰላማዊ) ።

25 ፤ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳዘዘው ፡ አደረገ ፤ ከገባዎንም ፡ እስከ ፡ ጌዝር ፡ ድረስ ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ መታ ።
_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልፅ ፡ ምዕራፍ ፡ 6 ። _____

ምዕራፍ ፡ 6 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡ ዳግም ፡ ከእስራኤል ፡ የተመረጡትን ፡ ሠላሳ ፡ ሺሕ ፡ ያኽል ፡ ሰው ፡ ሰበሰበ ።

2 ፤ ዳዊትና ፡ ክርሱ ፡ ጋራ ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ኸሉ ፡ በይሁዳ ፡ ካለች ፡ ከበዓል ፡ ተነሥተው ፡ በኪሩቤል ፡ ላይ ፡ በተቀመጠ ፡ በሰራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ የተጠራውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከዚያ ፡ ያመጡ ፡ ዘንድ ፡ ኼዱ ።

3 ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ በዐዲስ ፡ ሠረገላ ፡ ላይ ፡ ጫኑ ፡ በኩረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከዐሚናዳብ ፡ ቤት ፡ አመጡት ፤ የዐሚናዳብ ፡ ልጆችም ፡ ሆነ ፡ እና ፡ አኒዮ ፡ ዐዲሱን ፡ ሠረገላ ፡ ይነዱ ፡ ነበር ።

4 ፤ በኩረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከዐሚናዳብ ፡ ቤት ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ባመጡ ፡ ጊዜ ፡ አኒዮ ፡ በታቦቱ ፡ ፊት ፡ ይኼድ ፡ ነበር ።

5 ፤ ዳዊትና ፡ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ኸሉ ፡ በቅኔና ፡ በበገና ፡ በመሰንቆም ፡ በከበሮም ፡ በነጋሪትና ፡ በጸናጽል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በሙሉ ፡ ኅይላቸው ፡ ይጫወቱ ፡ ነበር ።

6 ፤ ወደናኮንም ፡ ዐውድማ ፡ በደረሱ ፡ ጊዜ ፡ በሬዎቹ ፡ ይፋንኑ ፡ ነበርና ፡ ሆነ ፡ እጁን ፡ ዘርግቶ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ያዘ ።

7 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ቀጣ ፡ በሆነ ፡ ላይ ፡ ነደደ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ስለ ፡ ድፍረቱ ፡ በዚያው ፡ ቀሠፈው ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ አጠገብ ፡ በዚያው ፡ ሞተ ።

8 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሆነን ፡ ስለ ፡ ሰበረው ፡ ዳዊት ፡ ዐዘነ ፤ እስከ ፡ ዛሬም ፡ ድረስ ፡ የዚያ ፡ ስፍራ ፡ ስም ፡ የሆነ ፡ ስብራት ፡ ተብሎ ፡ ተጠራ ።

9 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ዳዊት ፡ እግዚአብሔርን ፡ ፈራና ፡— የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ እንዴት ፡ ይመጣል ። አለ ።

10 ፤ ዳዊትም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ወደዳዊት ፡ ከተማ ፡ ያመጣው ፡ ዘንድ ፡ አልወደደም ፤ ዳዊትም ፡ በጌት ፡ ሰው ፡ በዐቢዳራ¹⁵⁰ ፡ ቤት ፡ አገባው ።

11 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ በጌት ፡ ሰው ፡ በአቢዳራ ፡ ቤት ፡ ሦስት ፡ ወር ፡ ያኽል ፡ ተቀመጠ ፤ እግዚአብሔርም ፡ አቢዳራንና ፡ ቤቱን ፡ ኸሉ ፡ ባረከ ።

12 ፤ ንጉሡ ፡ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ የአቢዳራን ፡ ቤትና ፡ የነበረውን ፡ ኸሉ ፡ ስለእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ እንደ ፡ ባረከ ፡ ሰማ ። ዳዊትም ፡ ኼዶ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከአቢዳራ ፡ ቤት ፡ ወደዳዊት ፡ ከተማ ፡ በደስታ ፡ አመጣው ።

13 ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ የተሸከሙ ፡ ስድስት ፡ ርምጃ ፡ በኼዱ ፡ ጊዜ ፡ አንድ ፡ በሬና ፡ አንድ ፡ ፍሪዳ ፡ ሠዋ ።

14 ፤ ዳዊትም ፡ በሙሉ ፡ ኅይሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ይዘፍን ፡ ነበር ፤ ዳዊትም ፡ የበፍታ ፡ ኤፍድ ፡ ለብሶ ፡ ነበር ።

15 ፤ ዳዊትና ፡ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ኸሉ ፡ ሆ ፡ እያሉ ፡ ቀንደ ፡ መለከትም ፡ እየነፉ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ አመጡ ።

16 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ ወደዳዊት ፡ ከተማ ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ሜልኮል ፡ በመስኮት ፡ ኾና ፡ ተመለከተች ፡ ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ሲዘልና ፡ ሲዘፍን ፡ አየች ፤ በልቧም ፡ ናቀችው ።

17 ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ አገቡ ፡ ዳዊትም ፡ በተከለለት ፡ ድንኳን ፡ ውስጥ ፡ በስፍራው ፡ አኖሩት ፤ ዳዊትም ፡ የሚቃጠልና ፡ የደኅንነት ፡ መሥዋዕትን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ አሳረገ ።

18 ፤ ዳዊትም ፡ የሚቃጠልና ፡ የደኅንነት ፡ መሥዋዕት ፡ ማሳረግ ፡ ከፈጸመ ፡ በኋላ ፡ ሕዝቡን ፡ በሰራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ መረቀ ።

150 ዕብ. ፡ ሆድ ፡ ኤዶም ፡ (የኤዶም ፡ አገልጋይ) ።

19 ፤ ለሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ ለእስራኤል ፡ ወገን ፡ ለወንድም ፡ ለሴቱም ፡ ለያንዳንዱ ፡ አንዳንድ ፡ እንጀራ ፡ አንዳንድም ፡ የሥጋ ፡ ቀራጭ ፡ አንዳንድም ፡ የዘቢብ ፡ ጥፍጥፍ ፡ አከፋፈለ ። ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ሽደ ።

20 ፤ ዳዊትም ፡ ቤተ ፡ ሰቡን ፡ ሊመርቅ ፡ ተመለሰ ። የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ሜልኮል ፡ ዳዊትን ፡ ለመቀበል ፡ ወጣችና ። ምናምንቱዎች ፡ ዕርቃናቸውን ፡ እንደሚገልጡ ፡ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ በባሪያዎቹ ፡ ቈንገሻት ፡ ፊት ፡ ዕርቃኑን ፡ በመግለጡ ፡ ምንኛ ፡ የተከበረ ፡ ነው! አለችው ።

21 ፤ ዳዊትም ፡ ሜልኮልን ፡- በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ዘፍኛለኹ ፤ በእግዚአብሔር ፡ ሕዝብ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ እኾን ፡ ዘንድ ፡ ከአባትሽና ፡ ከቤቱ ፡ ሹሉ ፡ ይልቅ ፡ የመረጠኝ ፡ እግዚአብሔር ፡ የተባረከ ፡ ይኹን ፡ ስለዚህም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ እጫወታለኹ ።

22 ፤ አኹንም ፡ ከኾንኹት ፡ ይልቅ ፡ የተናቅኹ ፡ እኾናለኹ ፡ በዐይንሽም ፡ እዋረዳለኹ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በተናገርሽው ፡ ቈንገሻት ፡ ዘንድ ፡ እከብራለኹ ፡ አላት ።

23 ፤ የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ሜልኮል ፡ እስከሞተችበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ልጅ ፡ አልወለደችም ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 7 ። _____

ምዕራፍ ፡ 7 ።

1 ፤ እንዲህም ፡ ኾነ ፤ ንጉሡ ፡ በቤቱ ፡ በተቀመጠ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔርም ፡ በዙሪያው ፡ ካሉት ፡ ጠላቶቹ ፡ ሹሉ ፡ ባሳረፈው ፡ ጊዜ ፡

2 ፤ ንጉሡ ፡ ነቢዩን ፡ ናታንን ፡- እኔ ፡ ከዝግባ ፡ በተሠራ ፡ ቤት ፡ ተቀምጫለኹ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ግን ፡ በመጋረጃዎች ፡ ውስጥ ፡ እንደ ፡ ተቀመጠ ፡ እይ ፡ አለው ።

3 ፤ ናታንም ፡ ንጉሡን ፡- እግዚአብሔር ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ነውና ፡ ኹድ ፡ በልብኸም ፡ ያለውን ፡ ሹሉ ፡ አድርግ ፡ አለው ።

4 ፤ በዚያም ፡ ሌሊት ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ወደ ፡ ናታን ፡ መጣ ፡ እንዲህም ፡ አለው ፡-

5 ፤ 6 ፤ ኹድ ፡ ለባሪያዬ ፡ ለዳዊት ፡ ንገረው ፡- እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ ከግብጽ ፡ ምድር ፡ ካወጣኹበት ፡ ቀን ፡ ዝምሮ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በድንኳንና ፡ በማደሪያ ፡ እኹድ ፡ ነበር ፡ እንጂ ፡ በቤት ፡ አልተቀመጥኹምና ፡ አንተ ፡ የምኖርበትን ፡ ቤት ፡ አትሠራልኝም ።

7 ፤ ከእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ሹሉ ፡ ጋራ ፡ ባለፍኹበት ፡ ስፍራ ፡ ሹሉ ፡- ስለ ፡ ምን ፡ ቤትን ፡ ከዝግባ ፡ ዕንጨት ፡ አልሠራችኹልኝም ፡ ብዬ ፡ ሕዝቤን ፡ እስራኤልን ፡ ይጠብቅ ፡ ዘንድ ፡ ከእስራኤል ፡ ነገድ ፡ ላዘዝኹት ፡ ለአንዱ ፡ በእውኑ ፡ ተናግረዋለኹን ።

8 ፤ አኹንም ፡ ዳዊትን ፡ ባሪያዬን ፡ እንዲህ ፡ በለው ፡- የሰራዊት ፡ ጌታ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- አንተ ፡ መንጋውን ፡ ስትከተል ፡ በሕዝቤ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ ከበግ ፡ ጥበቃ ፡ ወለድኹኸ ፤

9 ፤ በኹድኸበትም ፡ ሹሉ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ነበርኹ ፡ ጠላቶችኸንም ፡ ሹሉ ፡ ከፊትኸ ፡ አጠፋኹ ፤ በምድርም ፡ ላይ ፡ እንዳሉ ፡ እንደ ፡ ታላላቆቹ ፡ ስም ፡ ታላቅ ፡ ስም ፡ አደርግልኹኸ ።

10 ፤ 11 ፤ ለሕዝቤም ፡ ለእስራኤል ፡ ስፍራ ፡ አደርግለታለኹ ፡ እተክለውማለኹ ፤ በስፍራውም ፡ ይቀመጣል ፡ ከዚያም ፡ በኪላ ፡ አይናወጥ ፤ እንደ ፡ ቀድሞው ፡ ዘመንና ፡ በሕዝቤ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ፈራጆች ፡ እንዳስነሣኹበት ፡ ጊዜ ፡ ግፈኞቻች ፡ ተመልሰው ፡ አያስጨንቁትም ፤ ከጠላቶችኸም ፡ አሳርፍኹኸ ። እግዚአብሔርም ፡ ደግሞ ፡- ቤት ፡ እሠራልኹኸ ፡ ብሎ ፡ ይነግርኹልኸ ።

12 ፤ ዕድሜኸም ፡ በተፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ ከአባቶችኸም ፡ ጋራ ፡ ባንቀላፋኸ ፡ ጊዜ ፡ ከወገብኸ ፡ የሚወጣውን ፡ ዘርኸን ፡ ከአንተ ፡ በኪላ ፡ አስነሣለኹ ፡ መንግሥቱንም ፡ አጸናለኹ ።

13 ፤ ርሱ ፡ ለስሜ ፡ ቤት ፡ ይሠራል ፤ የመንግሥቱንም ፡ ዙፋን ፡ ለዘለዓለም ፡ አጸናለኹ ።

14 ፤ እኔም ፡ አባት ፡ እኾነዋለኹ ፡ ርሱም ፡ ልጅ ፡ ይኾነኛል ፤ ክፉ ፡ ነገርም ፡ ቢያደርግ ፡ ሰው ፡ በሚቀጣበት ፡ በትርና ፡

በሰው ፡ ልጆች ፡ መቀጫ ፡ እገሥጸዋለኹ ፤

15 ፤ ከፊቴም ፡ ከጣልኹት ፡ ከሳኦል ፡ እንዳራቅኹ ፡ ምሕረቴን ፡ ከርሱ ፡ አላርቅም ።

16 ፤ ቤትኸና ፡ መንግሥትኸም ፡ በፊቴ ፡ ለዘለዓለም ፡ ይጠነክራል ፤ ዙፋንኸም ፡ ለዘለዓለም ፡ ይጸናል ።

17 ፤ እንደዚህ ፡ ቃል ፡ ኹሉ ፡ እንደዚህም ፡ ራእይ ፡ ኹሉ ፡ ናታን ፡ ለዳዊት ፡ ነገረው ።

18 ፤ ንጉሡ ፡ ዳዊትም ፡ ገባ ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ ተቀምጦ ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡- ጌታዬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሆይ ፡ እስከዚህ ፡ ያደረሰኸኝ ፡ እኔ ፡ ማን ፡ ነኝ ።

19 ፤ ቤቴስ ፡ ምንድር ፡ ነው ። ጌታዬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሆይ ፡ ይህ ፡ በፊትኸ ፡ ጥቂት ፡ ነበረ ፤ ስለ ፡ ባሪያኸም ፡ ቤት ፡ ደግሞ ፡ ለሩቅ ፡ ዘመን ፡ ተናገርኸ ፤ ጌታዬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሆይ ፡ ይህ ፡ የሰው ፡ ሕግ ፡ ነው ።

20 ፤ ጌታዬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡ ባሪያኸን ፡ ታውቃለኸና ፡ ዳዊትስ ፡ ይናገርኸ ፡ ዘንድ ፡ የሚጨምረው ፡ ምንድር ፡ ነው ።

21 ፤ ለባሪያኸም ፡ ታስታውቀው ፡ ዘንድ ፡ ስለ ፡ ቃልኸ ፡ ምክንያትና ፡ እንደ ፡ ልብኸ ፡ ዐሳብ ፡ ይህን ፡ ታላቅ ፡ ነገር ፡ ኹሉ ፡ አደረግኸ ።

22 ፤ ስለዚህም ፡ አቤቱ ፡ አምላኬ ፡ ሆይ ፡ እንደ ፡ አንተ ፡ ያለ ፡ የለምና ፡ በገራሾቼንም ፡ እንደ ፡ ሰማን ፡ ኹሉ ፡ ከአንተ ፡ በቀር ፡ አምላክ ፡ የለምና ፡ አንተ ፡ ታላቅ ፡ ነኝ ።

23 ፤ ለርሱ ፡ ለራሱ ፡ እንዲኾን ፡ ሕዝብን ፡ ይቤኸፍ ፡ ዘንድ ፡ ለርሱ ፡ ለራሱም ፡ ስም ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ በአሕዛብና ፡ በአምላኮቻቸውም ፡ ፊት ፡ ከግብጽ ፡ በተቤገገው ፡ ሕዝብ ፡ ፊት ፡ ተአምራትንና ፡ ድንቅን ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንደ ፡ ኼደለት ፡ እንደ ፡ ሕዝብኸ ፡ እንደ ፡ እስራኤል ፡ ያለ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ምን ፡ ሕዝብ ፡ አለ ።

24 ፤ ሕዝብኸንም ፡ እስራኤልን ፡ ለዘለዓለም ፡ ሕዝብ ፡ አድርገኸ ፡ አጽንተኸዋል ፤ አንተም ፡ አቤቱ ፡ አምላክ ፡ ኾነኸቸዋል ።

25 ፤ አቤቱ ፡ አምላክ ፡ ሆይ ፡ አኹንም ፡ ለባሪያኸና ፡ ለቤቱ ፡ የተናገርኸውን ፡ ለዘለዓለም ፡ አጽናው ፡ እንደ ፡ ተናገርኸም ፡ አድርግ ።

26 ፤ የሰራዊት ፡ ጌታ ፡ እግዚአብሔር ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ነው ፡ ይባል ፡ ዘንድ ፡ ስምኸ ፡ ለዘለዓለም ፡ ታላቅ ፡ ይኹን ፤ የባሪያኸም ፡ የዳዊት ፡ ቤት ፡ በፊትኸ ፡ የጸና ፡ ይኹን ።

27 ፤ አቤቱ ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ የሰራዊት ፡ ጌታ ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡- እኔ ፡ ቤት ፡ እሠራልኸለኹ ፡ ብለኸ ፡ ለባሪያኸ ፡ ገልጠኸልና ፡ ስለዚህ ፡ ባሪያኸ ፡ ይህኹን ፡ ጸሎት ፡ ወዳንተ ፡ ይጸልይ ፡ ዘንድ ፡ በልቡ ፡ ደፈረ ።

28 ፤ ጌታዬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሆይ ፡ አኹንም ፡ አንተ ፡ አምላክ ፡ ነኝ ፤ ቃልኸም ፡ እውነት ፡ ነው ፤ ይህንም ፡ መልካም ፡ ነገር ፡ ለባሪያኸ ፡ ተናግረኸል ።

29 ፤ ጌታዬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡ ተናግረኸልና ፡ አኹን ፡ እንግዲህ ፡ ለዘለዓለም ፡ በፊትኸ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ የባሪያኸን ፡ ቤት ፡ እባክኸ ፡ ባርክ ፤ በበረከትኸም ፡ የባሪያኸ ፡ ቤት ፡ ለዘለዓለም ፡ ይባረክ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 8 ።

ምዕራፍ ፡ 8 ።

1 ፤ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ዳዊት ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ መታ ፡ አዋረዳቸውም ፤ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ እጅ ፡ ሜቴግ ፡ አማ ፡ የተባለችውን ፡ ከተማ ፡ ወሰደ ።

2 ፤ ሞዑብን ፡ መታ ፡ ሞዐባውያንንም ፡ በምድር ፡ ጥሎ ፡ በገመድ ፡ ሰፈራቸው ፤ በኹለትም ፡ ገመድ ፡ ለሞት ፡ በአንድም ፡ ገመድ ፡ ሙሉ ፡ ለሕይወት ፡ ሰፈራቸው ፤ ሞዐባውያንም ፡ ለዳዊት ፡ ገባሮች ፡ ኾኑ ፡ ግብርም ፡ አመጡለት ።

3 ፤ ዳዊትም ፡ ደግሞ ፡ በኤፍራጥስ ፡ ወንዝ ፡ አጠገብ ፡ የነበረውን ፡ ግዛት ፡ መልሶ ፡ ለመያዝ ፡ በኼደ ፡ ጊዜ ፡ የረአብን ፡ ልጅ ፡ የሱባን ፡ ንጉሥ ፡ አድርገዋልን ፡ መታ ።

4 ፤ ዳዊትም : ከርሱ : ሺሕ : ሰባት : መቶ : ፈረሰኛዎች ፣ ኻያ : ሺሕም : እግረኛዎች : ያዘ ፤ ዳዊትም : የሠረገለኛውን : ፈረስ : ሹሉ : ቋንቋ : ቈረጠ ፤ ለመቶ : ሠረገላ : ብቻ : አስቀረ ።

5 ፤ ከደማስቆም : ሰርያውያን : የሱባን : ንጉሥ : አድርጋዘን : ሊረዱ : በመጡ : ጊዜ : ዳዊት : ከሰርያውያን : ኻያ : ሹሉት : ሺሕ : ሰዎች : ገደለ ።

6 ፤ ዳዊትም : በደማስቆ : ሰርያ : ጭፍራዎች : አኖረ ፣ ሰርያውያንም : ለዳዊት : ገባሮች : ሹኑ ፣ ግብርም : አመጡለት ፤ እግዚአብሔርም : ዳዊት : በኼደበት : ሹሉ : ድልን : ሰጠው ።

7 ፤ ዳዊትም : ለአድርጋዘን : ባሪያዎች : የነበሩትን : የወርቅ : ጋሻዎች : ወሰደ ፣ ወደ : ኢየሩሳሌምም : ይዟቸው : መጣ ።

8 ፤ ንጉሡም : ዳዊት : ከአድርጋዘን : ከተማዎች : ከቤጣሕና : ከቤሮታይ : እጅግ : ብዙ : ናስ : ወሰደ ።

9 ፤ የሐማትም : ንጉሥ : ቶዑ : ዳዊት : የአድርጋዘን : ጭፍራ : ሹሉ : እንደ : መታ : ሰማ ።

10 ፤ ቶዑም : ከአድርጋዘን : ጋራ : ሹልጊዜ : ይዋጋ : ነበርና ፣ ዳዊት : አድርጋዘን : ድል : ስለ : መታ : ቶዑ : ልጁን : አዶራምን : ደኅንነቱን : ይጠይቅ : ዘንድ ፣ ይመርቀውም : ዘንድ : ወደ : ንጉሥ : ዳዊት : ላከው ፤ ርሱም : የብርና : የወርቅ : የናስም : ዕቃ : ይዞ : መጣ ።

11 ፤ 12 ፤ ንጉሥ : ዳዊትም : ካሸነፋቸው : ከአሕዛብ : ሹሉ : ከሰርያ : ከሞዑብም : ከዐሞንም : ልጆች : ከፍልስጥኤማውያንም : ከዐማሌቅም : ከረአብም : ልጅ : ከሱባ : ንጉሥ : ከአድርጋዘን : ምርኮ : ከቀደሰው : ብርና : ወርቅ : ጋራ : እነዚህን : ደግሞ : ለእግዚአብሔር : ቀደሰ ።

13 ፤ ዳዊትም : በተመለሰ : ጊዜ : ከኤዶምያስ : ዐሥራ : ስምንት : ሺሕ : ሰዎች : በጨው : ሸለቆ : ውስጥ : በመምታቱ : ስሙ : ተጠራ ።

14 ፤ በኤዶምያስ : ሹሉ : ጭፍራዎች : አኖረ ፣ ኤዶማውያንም : ሹሉ : ለዳዊት : ገባሮች : ሹኑ ፤ እግዚአብሔርም : ዳዊት : በሚኼደበት : ሹሉ : ድልን : ሰጠው ።

15 ፤ ዳዊትም : በእስራኤል : ሹሉ : ላይ : ነገሠ ፤ ዳዊትም : ለሕዝቡ : ሹሉ : ፍርድንና : ጽድቅን : አደረገላቸው ።

16 ፤ የጽሩያ : ልጅ : ኢዮአብም : የሰራዊት : አለቃ : ነበረ ፤ የአኒሉድም : ልጅ : ኢዮሳፍጥ¹⁵¹ : ታሪክ : ጸሐፊ : ነበረ ፤

17 ፤ የአኪጦብም : ልጅ : ሳይቅ ፣ የአቢሜሌክም : ልጅ : አብያታር : ካህናት : ነበሩ ፤ ሰራያም : ጸሐፊ : ነበረ ፤

18 ፤ የዮዳጌ : ልጅ : በናያስ : በከሊታውያንና : በፈሊታውያን : ላይ : ነበረ ፤ የዳዊትም : ልጆች : አማካሪዎች : ነበሩ ።

_____ መጽሐፈ : ሳሙኤል : ካልዕ ፣ ምዕራፍ : 9 ። _____

ምዕራፍ : 9 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡- ስለ : የናታን : ቸርነት : አደርግለት : ዘንድ : ከሳኦል : ቤት : አንድ : ሰው : ቀርቷልን ። አለ ።

2 ፤ ከሳኦልም : ቤት : ሲባ : የሚባል : አንድ : ባሪያ : ነበረ ፣ ወደ : ዳዊትም : ጠሩት ፤ ንጉሡም ፡- አንተ : ሲባ : ነኝን ። አለው ። ርሱም ፡- እኔ : ባሪያኸ : ነኝ ። አለ ።

3 ፤ ንጉሡም ፡- የእግዚአብሔርን : ቸርነት : አደርግለት : ዘንድ : ከሳኦል : ቤት : አንድ : ሰው : አልቀረምን ። አለ ። ሲባም : ንጉሡን ፡- እግሩ : ሸባ : የኾነ : አንድ : የዮናታን : ልጅ : አለ : አለው ።

4 ፤ ንጉሡም ፡- ወዴት : ነው ። አለው ፤ ሲባም : ንጉሡን ፡- እንሆ ፣ ርሱ : በሎዶባር : በዓሚኤል : ልጅ : በማኪር : ቤት : አለ : አለው ።

5 ፤ ንጉሡም : ዳዊት : ልኮ : ከሎዶባር : ከዓሚኤል : ልጅ : ከማኪር : ቤት : አስመጣው ።

6 ፤ የሳኦልም : ልጅ : የዮናታን : ልጅ : ሜምሬቦስቴ : ወደ : ዳዊት : መጣ ፣ በግንባሩም : ወድቆ : እጅ : ነሣ ፤ ዳዊትም ፡- ሜምሬቦስቴ : ሆይ ፣ አለ ፤ ርሱም ፡- እንሆኝ : ባሪያኸ : አለ ።

7 ፤ ዳዊትም ፡- ስለ : አባትኸ : ስለ : የናታን : ቸርነት : ፈጽሜ : አደርግልኸለኸና : አትፍራ ፤ የአባትኸንም : የሳኦልን ።

151 ዕብ. ፣ የሆሻፋጥ : (አምላክ : ፈረደለት) ።

ምድር ፡ ኹሉ ፡ እመልስልኻለኹ ፡ አንተም ፡ ኹልጊዜ ፡ ከገበታዬ ፡ እንጀራ ፡ ትበላለኽ ፡ አለው ።

8 ፤ ርሱም ፡- የሞተ ፡ ውሻ ፡ ወደምመስል ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ የተመለከትኽ ፡ እኔ ፡ ባሪያኽ ፡ ምንድር ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ እጅ ፡ ነሣ ።

9 ፤ ንጉሡም ፡ የሳኦልን ፡ ባሪያ ፣ ሲባን ፡ ጠርቶ ፡- ለሳኦልና ፡ ለቤቱ ፡ ኹሉ ፡ የነበረውን ፡ ኹሉ ፡ ለጌታኽ ፡ ልጅ ፡ ሰጥቻለኹ ።

10 ፤ አንተና ፡ ልጆቻኽ ፡ ሎሌዎቻኽም ፡ ምድሩን ፡ ዕረሱለት ፤ ለጌታኽም ፡ ልጅ ፡ እንጀራ ፡ ይኾነው ፡ ዘንድ ፡ ፍሬውን ፡ አግባ ፤ የጌታኽ ፡ ልጅ ፡ ሜምፊቦስቴ ፡ ግን ፡ ኹልጊዜ ፡ ከገበታዬ ፡ ይበላል ፡ አለው ። ለሲባም ፡ ዐሥራ ፡ ዐምስት ፡ ልጆቻና ፡ ኻያ ፡ ባሪያዎቻ ፡ ነበሩት ።

11 ፤ ሲባም ፡ ንጉሡን ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሡ ፡ ባሪያውን ፡ እንዳዘዘ ፡ እንዲሁ ፡ ባሪያኽ ፡ ያደርጋል ፡ አለው ። ሜምፊቦስቴም ፡ ከንጉሡ ፡ ልጆች ፡ እንደ ፡ አንዱ ፡ ከዳዊት ፡ ገበታ ፡ ይበላ ፡ ነበር ።

12 ፤ ለሜምፊቦስቴም ፡ ሚካ ፡ የተባለ ፡ ታናሽ ፡ ልጅ ፡ ነበረው ። በሲባም ፡ ቤት ፡ ያሉ ፡ ኹሉ ፡ ለሜምፊቦስቴ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ።

13 ፤ ሜምፊቦስቴም ፡ ከንጉሥ ፡ ገበታ ፡ ኹልጊዜ ፡ እየበላ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ፤ ኹሉት ፡ እግሩም ፡ ሽባ ፡ ነበረ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልፅ ፡ ምዕራፍ ፡ 10 ። _____

ምዕራፍ ፡ 10 ።

1 ፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ የዐሞን ፡ ልጆች ፡ ንጉሥ ፡ ሞተ ፡ ልጁም ፡ ሐኖን ፡ በፋንታው ፡ ነገሠ ።

2 ፤ ዳዊትም ፡- አባቱ ፡ ወረታ ፡ እንዳደረገልኝ ፡ እኔ ፡ ለናዖስ ፡ ልጅ ፡ ለሐኖን ፡ ቸርነት ፡ አደርጋለኹ ፡ አለ ። ዳዊትም ፡ አባቱ ፡ ስለ ፡ ሞተ ፡ ሊያጽናናው ፡ ባሪያዎቹን ፡ ላከ ፤ የዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ወደዐሞን ፡ ልጆች ፡ አገር ፡ መጡ ።

3 ፤ የዐሞንም ፡ ልጆች ፡ አለቃዎች ፡ ጌታቸውን ፡ ሐኖንን ፡- ዳዊት ፡ አባትኽን ፡ አክብሮ ፡ ሊያጽናናኽ ፡ ባሪያዎቹን ፡ ወዳንተ ፡ የላከ ፡ ይመስልኻልን ። ዳዊትስ ፡ ከተማዬቱን ፡ ለመመርመርና ፡ ለመሰለል ፡ ለማጥፋትም ፡ ባሪያዎቹን ፡ የላከ ፡ አይደለምን ። አሉት ።

4 ፤ ሐኖንም ፡ የዳዊትን ፡ ባሪያዎች ፡ ወስዶ ፡ የጢማቸውን ፡ ገሚስ ፡ ላጨ ፡ ልብሳቸውንም ፡ እስከ ፡ ወገባቸው ፡ ድረስ ፡ ከኹሉት ፡ ቀዶ ፡ ሰደዳቸው ።

5 ፤ ዳዊትም ፡ ያን ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ሰዎቹ ፡ እጅግ ፡ ዐፍረው ፡ ነበርና ፡ ተቀባዮች ፡ ላከ ። ንጉሡም ፡- ጢማችኹ ፡ እስኪያድግ ፡ ድረስ ፡ በኢያሪኮ ፡ ተቀመጡ ፡ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ተመለሱ ፡ አላቸው ።

6 ፤ የዐሞን ፡ ልጆች ፡ በዳዊት ፡ ዘንድ ፡ አንደ ፡ ተጠሉ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ የዐሞን ፡ ልጆች ፡ ልከው ፡ ከሶርያውያን ፡ ከቤትሮዖብና ፡ ከሱባ ፡ ኻያ ፡ ሺሕ ፡ እግረኛዎች ፡ ከመዓካ ፡ ንጉሥም ፡ አንድ ፡ ሺሕ ፡ ሰዎች ፡ ከሎብም ፡ ዐሥራ ፡ ኹሉት ፡ ሺሕ ፡ ሰዎች ፡ ቀጠሩ ።

7 ፤ ዳዊትም ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ኢዮአብንና ፡ የኃያላንን ፡ ሰራዊት ፡ ኹሉ ፡ ላከ ።

8 ፤ የዐሞንም ፡ ልጆች ፡ ወጥተው ፡ በበሩ ፡ መግቢያ ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ተሰለፉ ፤ የሱባና ፡ የረኦብ ፡ ሶርያውያን ፡ የሎብና ፡ የመዓካም ፡ ሰዎች ፡ ለብቻቸው ፡ በሰፊ ፡ ሜዳ ፡ ላይ ፡ ነበሩ ።

9 ፤ ኢዮአብም ፡ በፊትና ፡ በኋላ ፡ ሰልፍ ፡ እንደ ፡ ከበበው ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ከእስራኤል ፡ ምርጥ ፡ ምርጦቹን ፡ ኹሉ ፡ መረጠ ፡ በሶርያውያንም ፡ ፊት ፡ ለሰልፍ ፡ አኖራቸው ።

10 ፤ የቀረውንም ፡ ሕዝብ ፡ በወንድሙ ፡ በአቢሳ ፡ እጅ ፡ አድርጎ ፡ በዐሞን ፡ ልጆች ፡ ፊት ፡ ለሰልፍ ፡ አኖራቸው ።

11 ፤ ሶርያውያን ፡ ቢበረቱብኝ ፡ ትረዳኛለኽ ፤ የዐሞን ፡ ልጆች ፡ ቢበረቱብኽ ፡ እኔ ፡ መጥቼ ፡ እረዳኻለኹ ።

12 ፤ አይዞኽ ፤ ስለ ፡ ሕዝባችንና ፡ ስለ ፡ አምላካችንም ፡ ከተማዎች ፡ እንበርታ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ደስ ፡ ያሠኘውን ፡ ያድርግ ፡ አለ ።

13 ፤ ኢዮአብን : ከርሱም : ጋራ : የነበረው : ሕዝብ : ከሶርያውያን : ጋራ : ሊዋጉ : ቀረቡ ፥ እነርሱም : ከፊቱ : ሸሹ ።

14 ፤ የዐሞንም : ልጆች : ሶርያውያን : እንደ : ሸሹ : ባዩ : ጊዜ : እነርሱ : ደግሞ : ከአቢላ : ፊት : ሸሹ ፥ ወደ : ከተማዬቱም : ገቡ ፤ ኢዮአብም : ከዐሞን : ልጆች : ዘንድ : ተመልሶ : ወደ : ኢየሩሳሌም : መጣ ።

15 ፤ ሶርያውያንም : በእስራኤል : ፊት : እንደ : ተሸነፉ : ባዩ : ጊዜ : በአንድነት : ተሰበሰቡ ።

16 ፤ አድርዐዛርም : ልኮ : በወንዝ : ማዶ : የነበሩትን : ሶርያውያን ፥ አመጣ ፤ ወደ : ዌላምም : መጡ ፥ የአድርዐዛርም : ሰራዊት : አለቃ : ሶባክ : በፊታቸው : ነበረ ።

17 ፤ ዳዊትም : በሰማ : ጊዜ : እስራኤልን : ሹሉ : ሰበሰበ ፥ ዮርዳኖስንም : ተሻግሮ : ወደዌላም : መጣ ፤ ሶርያውያንም : በዳዊት : ፊት : ተሰልፈው : ከርሱ : ጋራ : ተዋጉ ።

18 ፤ ሶርያውያንም : ከእስራኤል : ፊት : ሸሹ ፤ ዳዊትም : ከሶርያውያን : ሰባት : መቶ : ሠረገለኛዎች : አርባ : ሺሕም : ፈረሰኛዎች : ገደለ ፤ የሰራዊቱንም : አለቃ : ሶባክን : መታ ፥ ርሱም : በዚያ : ሞተ ።

19 ፤ ለአድርዐዛርም : የሚገብሩ : ነገሥታት : ሹሉ : በእስራኤል : ፊት : እንደ : ተሸነፉ : ባዩ : ጊዜ : ከእስራኤል : ጋራ : ታረቁ ፥ ገበሩላቸውም ፡- ሶርያውያንም : ከዚያ : ወዲያ : የዐሞንን : ልጆች : ደረዱ : ዘንድ : ፈሩ ።

መጽሐፈ : ሳሙኤል : ካልዕ ፥ ምዕራፍ : 11 ።

ምዕራፍ : 11 ።

1 ፤ እንዲሁም : ኾነ ፤ በዓመቱ : መለወጫ : ነገሥታት : ወደ : ሰልፍ : በሚወጡበት : ጊዜ ፥ ዳዊት : ኢዮአብን : ከርሱም : ጋራ : ባሪያዎቹን : እስራኤልንም : ሹሉ : ሰደደ ። የዐሞንም : ልጆች : አገር : አጠፉ ፥ ረባትንም : ከበቡ ፤ ዳዊት : ግን : በኢየሩሳሌም : ቀርቶ : ነበር ።

2 ፤ እንዲሁም : ኾነ ፤ ወደ : ማታ : ጊዜ : ዳዊት : ከምንጣፉ : ተነሣ ፥ በንጉሥም : ቤት : በሰገነት : ላይ : ተመላለሰ ፤ በሰገነቱ : ሳለ : አንዲት : ቤት : ስትታጠብ : አየ ፤ ቤቱም : መልክ : መልካም : ነበረች ።

3 ፤ ዳዊትም : ልኮ : ስለ : ቤቱቱ : ጠየቀ ፤ አንድ : ሰውም ፡- ይህች : የኤልያብ : ልጅ : የኬጢያዊው : የአርዮ¹⁵² : ሚስት : ቤርሳቤሕ : አይደለችምን ። አለ ።

4 ፤ ዳዊትም : መልእክተኛዎች : ልኮ : አስመጣት ፤ ወደ : ርሱም : ገባች ፥ ከርኸሰቷም : ነጽታ : ነበርና ፥ ከርሷ : ጋራ : ተኛ ፤ ወደ : ቤቷም : ተመለሰች ።

5 ፤ ቤቱም : አረገዘች ፥ ወደ : ዳዊትም ፡- አርግገፎላኸሁ ፡ ብላ ፡ ላከችበት ።

6 ፤ ዳዊትም : ወደ : ኢዮአብ ፡- ኬጢያዊውን : አርዮን : ስደድልኝ ፡ ብሎ ፡ ላከ ። ኢዮአብም : አርዮን : ወደ : ዳዊት : ሰደደው ።

7 ፤ አርዮም : ወደ : ርሱ : በመጣ : ጊዜ : ዳዊት : የኢዮአብንና : የሕዝቡን : ደኅንነት ፥ ሰልፉም ፥ እንዴት ፥ እንደ : ኾነ : ጠየቀው ።

8 ፤ ዳዊትም : አርዮን ፡- ወደ : ቤትኸ : ኹድ ፥ እግርኸንም ፥ ታጠብ : አለው ። አርዮም : ከንጉሡ : ቤት : ሲወጣ : ማለፊያ : የንጉሥ : መብል : ተከትሎት : ኹደ ።

9 ፤ አርዮ ፡ ግን ፡ ከጌታው ፡ ባሪያዎች ፡ ሹሉ ፡ ጋራ ፡ በንጉሥ ፡ ቤት ፡ ደጅ ፡ ተኛ ፥ ወደ ፡ ቤቱም ፡ አልወረደም ።

10 ፤ አርዮ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ አልኹደም ፡ ብለው ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፤ ዳዊትም ፡ አርዮን ፡- አንተ ፡ ከመንገድ ፡ የመጣክ ፡ አይደለምን ። ስለ ፡ ምን ፡ ወደ ፡ ቤትኸ ፡ አልወረድኸም ። አለው ።

11 ፤ አርዮም ፡ ዳዊትን ፡- ታቦቱና ፡ እስራኤል ፡ ይሁዳም ፡ በገብገብ ፡ ተቀምጠዋል ፤ ጌታዬ ፡ ኢዮአብን ፡ የጌታዬም ፡ ባሪያዎች ፡ በሰፊ ፡ ሜዳ ፡ ሰፍረዋል ፤ እኔ ፡ ልበላና ፡ ልጠጣ ፡ ወይስ ፡ ከሚስቴ ፡ ጋራ ፡ ልተኛ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ እኹዳለኸኝን ። በሕይወትኸና ፡ በሕያው ፡ ነፍስኸ ፡ እምላለኸኝ! ይህን ፡ ነገር ፡ አላደርገውም ፡ አለው ።

152 ዕብ. ፡ ኡሪያህ ፡ (የጌታ ፡ ነበልባል) ።

12 ፤ ዳዊትም ፡ አርዮን ፡- ዛሬ ፡ ደግሞ ፡ በዚህ ፡ ተቀመጥ ፡ ነገም ፡ አሰናብትኻለኸኑ ፡ አለው ። አርዮም ፡ በዚያ ፡ ቀንና ፡ በነጋው ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተቀመጠ ።

13 ፤ ዳዊትም ፡ ጠራው ፡ በፊቱም ፡ በላና ፡ ጠጣ ፡ አስከረውም ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በመሸ ፡ ጊዜ ፡ ወጥቶ ፡ ከጌታው ፡ ባሪያዎች ፡ ጋራ ፡ በምንጣፉ ፡ ላይ ፡ ተኛ ፡ ወደ ፡ ቤቱም ፡ አልወረደም ።

14 ፤ በነጋም ፡ ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ ለኢየሱስ ፡ ደብዳቤ ፡ ጻፈ ፡ በአርዮም ፡ እጅ ፡ ላከው ።

15 ፤ በደብዳቤውም ፡- አርዮን ፡ ጽኑ ፡ ሰልፍ ፡ ባለበት ፡ በፊተኛው ፡ ስፍራ ፡ አቁሙት ፡ ተመቶም ፡ ይሞት ፡ ዘንድ ፡ ከኳላው ፡ ሸሹ ፡ ብሎ ፡ ጻፈ ።

16 ፤ ኢየሱስም ፡ ከተማዬቱን ፡ በከበበ ፡ ጊዜ ፡ ገግናዎች ፡ እንዳሉበት ፡ በሚያውቀው ፡ ስፍራ ፡ አርዮን ፡ አቆመው ።

17 ፤ የከተማዬቱም ፡ ሰዎች ፡ ወጥተው ፡ ከኢየሱስ ፡ ጋራ ፡ ተዋጉ ፤ ከዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ከሕዝቡ ፡ አንዳንዱ ፡ ወደቁ ፤ ኬጢያዊው ፡ አርዮም ፡ ደግሞ ፡ ሞተ ።

18 ፤ ኢየሱስም ፡ ልኮ ፡ በሰልፍ ፡ የኾነውን ፡ ኾሎ ፡ ለዳዊት ፡ ነገረው ።

19 ፤ ለመልእክተኛውም ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ አዘዘው ። የሰልፉን ፡ ነገር ፡ ኾሎ ፡ ለንጉሡ ፡ ነግረኸ ፡ በፈጸምኸ ፡ ጊዜ ፡-

20 ፤ ስትዋጉ ፡ ወደ ፡ ከተማዬቱ ፡ ለምን ፡ ቀርባችኹ ፡ ከቅጥሩ ፡ በላይ ፡ ፍላጻ ፡ እንዲወረወር ፡ አታውቁምን ።

21 ፤ የሩቤሼትን ፡ ልጅ ፡ አቢሜሌክን ፡ ማን ፡ ገደለው ፡ ከቅጥር ፡ ላይ ፡ የወፍጮ ፡ መጅ ፡ ጥላ ፡ በቴቤስ ፡ ላይ ፡ የገደለችው ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ አይደለችምን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ወደ ፡ ቅጥሩ ፡ እንደዚህ ፡ ቀርባችኹ ፡ ብሎ ፡ ንጉሡ ፡ ሲቈጣ ፡ ብታይ ፡ አንተ ፡- ባሪያኸ ፡ ኬጢያዊው ፡ አርዮ ፡ ደግሞ ፡ ሞተ ፡ በለው ።

22 ፤ መልእክተኛውም ፡ ተነሥቶ ፡ ኹደ ፡ ኢየሱስም ፡ ያዘዘውን ፡ ኾሎ ፡ ለዳዊት ፡ ነገረው ።

23 ፤ መልእክተኛውም ፡ ዳዊትን ፡- ሰዎቹ ፡ በረቱበን ፡ ወደ ፡ ሜዳም ፡ ወጡበን ፤ እኛም ፡ ወደቅንባቸው ፡ እስከከተማዬቱም ፡ በር ፡ ድረስ ፡ ተከተልናቸው ።

24 ፤ ፍላጻ ፡ የሚወረወሩም ፡ በቅጥሩ ፡ ላይ ፡ ኾነው ፡ በባሪያዎችኸ ፡ ላይ ፡ ወረወሩ ፤ ከንጉሡም ፡ ባሪያዎች ፡ አንዳንድ ፡ ሞቱ ፡ ባሪያኸም ፡ ኬጢያዊው ፡ አርዮ ፡ ደግሞ ፡ ሞተ ፡ አለው ።

25 ፤ ዳዊትም ፡ መልእክተኛውን ፡- ሰይፍ ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ይህን ፡ አንድ ፡ ጊዜም ፡ ያን ፡ ያጠፋልና ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ በዐይንኸ ፡ አይክፋ ፤ ከተማዬቱን ፡ የሚወጉትን ፡ አበርታ ፡ አፍርሳትም ፡ ብለኸ ፡ ለኢየሱስ ፡ ነገረው ፤ አንተም ፡ አጽናው ፡ አለው ።

26 ፤ የአርዮም ፡ ሚስት ፡ ባሏ ፡ አርዮ ፡ እንደ ፡ ሞተ ፡ በሰማች ፡ ጊዜ ፡ ለባሏ ፡ አለቀሰች ።

27 ፤ የልቅሶዎም ፡ ወራት ፡ ሲፈጸም ፡ ዳዊት ፡ ልኮ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ አስመጣት ፡ ሚስትም ፡ ኾነችው ፡ ወንድ ፡ ልጅም ፡ ወለደችለት ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ዳዊት ፡ ያደረገው ፡ ነገር ፡ ኾሎ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ ኾነ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልፅ ፡ ምዕራፍ ፡ 12 ። _____

ምዕራፍ ፡ 12 ።

1 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ናታንን ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ላከ ፡ ወደ ፡ ርሱም ፡ መጥቶ ፡ አለው ፡- ባንድ ፡ ከተማ ፡ አንዱ ፡ ባለጠጋ ፡ አንዱም ፡ ድኻ ፡ የኾኑ ፡ ኹለት ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ።

2 ፤ ባለጠጋውም ፡ እጅግ ፡ ብዙ ፡ በግና ፡ ላም ፡ ነበረው ።

3 ፤ ለድኻው ፡ ግን ፡ ከገዛት ፡ አንዲት ፡ ታናሽ ፡ በግ ፡ በቀር ፡ አንዳች ፡ አልነበረውም ፤ አሳደጋትም ፡ ከልጆቹም ፡ ጋራ ፡ በርሱ ፡ ዘንድ ፡ አደገች ፤ እንጀራውንም ፡ ትበላ ፡ ከዋንጫውም ፡ ትጠጣ ፡ በብብቱም ፡ ትተኛ ፡ ነበር ፡ እንደ ፡ ልጁም ፡ ነበረች ።

4 ፤ ወደ ፡ ባለጠጋውም ፡ እንግዳ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ከበጉና ፡ ከላሙ ፡ ወስዶ ፡ ለዚያ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ለመጣው ፡ እንግዳ ፡ ያዘጋጀለት ፡ ዘንድ ፡ ሣሣ ፤ የዚያንም ፡ የድኻውን ፡ ሰው ፡ በግ ፡ ወስዶ ፡ ለዚያ ፡ ለመጣው ፡ ሰው ፡ አዘጋጀ ።

5 ፤ ዳዊትም : በዚያ : ሰው : ላይ : እጅግ : ተቈጥቶ : ናታንን :- ሕያው : እግዚአብሔርን! ይህን : ያደረገ : ሰው : የሞት : ልጅ : ነው ::

6 ፤ ይህን : አድርጓልና ፣ አላዘነምና : ስለ : አንዲቱ : በግ : አራት : ይመልስ : አለው ::

7 ፤ ናታንም : ዳዊትን : አለው :- ያ : ሰው : አንተ : ነኝ ። የእስራኤል : አምላክ : እግዚአብሔር : እንዲህ : ይላል :- በእስራኤል : ላይ : ንጉሥ : ልትኾን : ቀባኹኝ ፣ ከላኦልም : እጅ : አዳንኹኝ ፤

8 ፤ የጌታኸንም : ቤት : ሰጠኹኝ ፣ የጌታኸንም : ሚስቶች : በብብትኸ : ጣልኹልኸ ፤ የእስራኤልንና : የይሁዳን : ቤት : ሰጠኹኝ ፤ ይህም : አንሶ : ቢኾን : ኖሮ : ከዚህ : የበለጠ : እጩምርልኸ : ነበር ::

9 ፤ አኹንስ : በፊቱ : ክፉ : ትሠራ : ዘንድ : የእግዚአብሔርን : ነገር : ለምን : አቃለልኸ ፣ ኬጢያዊውን : አርዮን : በሰይፍ : መቶተካል ፣ ሚስቱንም : ለአንተ : ሚስት : ትኾን : ዘንድ : ወስደካል ፤ ርሱንም : በዐሞን : ልጆች : ሰይፍ : ገድለካል ::

10 ፤ ስለዚህም : አቃላኸኛልና ፣ የኬጢያዊውንም : የአርዮን : ሚስት : ለአንተ : ሚስት : ትኾን : ዘንድ : ወስደካልና : ለዘለዓለም : ከቤትኸ : ሰይፍ : አይርቅም ::

11 ፤ እግዚአብሔር : እንዲህ : ይላል :- እንሆ ፣ ከቤትኸ : ክፉ : ነገር : አስነሣብኻለኹ ፤ ሚስቶችኸንም : በዐይንኸ : ፊት : እወስዳለኹ ፣ ለዘመድኸም : እሰጣቸዋለኹ ፣ በዚችም : ፀሐይ : ዐይን : ፊት : ከሚስቶችኸ : ጋራ : ይተኛል ::

12 ፤ አንተ : ይህን : በስውር : አድርገኸዋል ፤ እኔ : ግን : ይህን : በእስራኤል : ኹሉ : ፊትና : በፀሐይ : ፊት : አደርገዋለኹ ::

13 ፤ ዳዊትም : ናታንን :- እግዚአብሔርን : በድያለኹ : አለው :: ናታንም : ዳዊትን :- እግዚአብሔር : ደግሞ : ጎጠአትኸን : አርቆልካል ፤ አትሞትም ::

14 ፤ ነገር : ግን ፣ በዚህ : ነገር : ለእግዚአብሔር : ጠላቶች : ታላቅ : የስድብ : ምክንያት : አድርገካልና : ስለዚህ : ደግሞ : የተወለደልኸ : ልጅ : ፈጽሞ : ይሞታል : አለው ::

15 ፤ ናታንም : ወደ : ቤቱ : ተመለሰ ። እግዚአብሔርም : የአርዮ : ሚስት : ለዳዊት : የወለደችውን : ሕፃን : ቀሠፈ ፣ እጅግም : ታሞ : ነበር ::

16 ፤ ዳዊትም : ስለ : ሕፃኑ : እግዚአብሔርን : ለመነ ፤ ዳዊትም : ጾመ ፣ ገብቶም : በመሬት : ላይ : ተኛ ::

17 ፤ የቤቱም : ሽማግሌዎች : ተነሥተው : ከምድር : ያነሡት : ዘንድ : በአጠገቡ : ቆሙ ፤ ርሱ : ግን : እንቢ : አለ ፣ ከነርሱም : ጋራ : እንጀራ : አልበላም ::

18 ፤ በሰባተኛውም : ቀን : ሕፃኑ : ሞተ ። የዳዊትም : ባሪያዎች ። ሕፃኑ : በሕይወት : ሳለ : ብንነግረው : አልሰማንም ፤ ይልቁንስ : ሕፃኑ : እንደ : ሞተ : ብንነግረው : እንዴት : ይኾን ። በነፍሱ : ክፉ : ያደርጋል : ብለው : ሕፃኑ : እንደ : ሞተ : ይነግሩት : ዘንድ : ፈሩ ::

19 ፤ ዳዊትም : ባሪያዎቹ : በሹክሹክታ : ሲነጋገሩ : ባየ : ጊዜ : ዳዊት : ሕፃኑ : እንደ : ሞተ : ዐወቀ ፤ ዳዊትም : ባሪያዎቹን :- ሕፃኑ : ሞቷል ፣ አላቸው ። እነርሱም :- ሞቷል : አሉት ::

20 ፤ ዳዊትም : ከምድር : ተነሥቶ : ታጠበ ፣ ተቀባም ፣ ልብሱንም : ለወጠ ፤ ወደእግዚአብሔርም : ቤት : ገብቶ : ሰገደ ። ወደ : ቤቱም : መጣ :- እንጀራ : አምጡልኝ : አለ ፤ በፊቱም : አቀረቡለት ፣ በላም ::

21 ፤ ባሪያዎቹም :- ይህ : ያደረግኸው : ነገር : ምንድር : ነው ። በሕይወት : ሳለ : ስለ : ሕፃኑ : ጾምኸና : አለቀሰኸ ፤ ከሞተ : በኋላ : ግን : ተነሥተኸ : እንጀራ : በላኸ : አሉት ::

22 ፤ ርሱም :- ሕፃኑ : ሕያው : ሳለ ። እግዚአብሔር : ይምረኝ ፣ ሕፃኑም : በሕይወት : ይኖር : እንደ : ኾነ : ማን : ያውቃል ። ብዬ : ጾምኹ : አለቀሰኹም ::

23 ፤ አኹን : ግን : ሞቷል ፤ የምጾመው : ስለ : ምንድር : ነው ። በእውኑ : እንግዲህ : እመልሰው : ዘንድ : ይቻለኛልን ። እኔ : ወደ : ርሱ : እኼዳለኹ : እንጂ : ርሱ : ወደ : እኔ : አይመለስም : አለ ::

24 ፤ ዳዊትም ፡ ሚስቱን ፡ ቤርሳቤሕን ፡ አጽናናት ፡ ወደ ፡ ርሲም ፡ ገባ ፡ ከርሲም ፡ ጋራ ፡ ተኛ ፤ ወንድ ፡ ልጅም ፡ ወለደች ፡ ስሙንም ፡ ሰሎሞን ፡ ብሎ ፡ ጠራው ። እግዚአብሔርም ፡ ወደደው ፤

25 ፤ ደግሞም ፡ በነቢዩ ፡ በናታን ፡ እጅ ፡ ልኮ ፡ ስሙን ፡ ስለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይዲድያ ፡ ብሎ ፡ ጠራው ።

26 ፤ ኢዮአብም ፡ የዐሞንን ፡ ልጆች ፡ ከተማ ፡ ረባትን ፡ ወጋ ፡ የውሃውንም ፡ ከተማ ፡ ያዘ ።

27 ፤ ኢዮአብም ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡— ረባትን ፡ ወግቻለኹ ፡ የውሃውንም ፡ ከተማ ፡ ይገለጹ ።

28 ፤ አኹንም ፡ ከተማዬቱን ፡ እንዳልይዝ ፡ በስሜም ፡ እንዳትጠራ ፡ የቀረውን ፡ ሕዝብ ፡ ሰብስብ ፡ ከተማዬቱንም ፡ ከሰክ ፡ ያዝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ላከ ።

29 ፤ ዳዊትም ፡ ሕዝቡን ፡ ሹሉ ፡ ሰብስቦ ፡ ወደ ፡ ረባት ፡ ኼደ ፡ ወግቶም ፡ ያዛት ።

30 ፤ የንጉሣቸውንም ፡ ዘውድ ፡ ከራሱ ፡ ላይ ፡ ወሰደ ። ክብደቱም ፡ አንድ ፡ መክሊት ፡ ወርቅ ፡ ያኸል ፡ ነበር ፡ ክቡር ፡ ዕንቅፍም ፡ ነበረበት ፤ ዳዊትም ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ አደረገው ። ከከተማዬቱም ፡ እጅግ ፡ ብዙ ፡ ምርኮ ፡ አወጣ ።

31 ፤ በውስጧም ፡ የነበሩትን ፡ ሕዝብ ፡ አውጥቶ ፡ በመጋዝና ፡ በብረት ፡ መቈፈሪያና ፡ በብረት ፡ መጥረቢያ ፡ እንዲሠሩ ፡ አደረጋቸው ፤ የሸክላ ፡ ጡብም ፡ እንዲያቃጥሉ ፡ አደረጋቸው ፤ በዐሞን ፡ ልጆች ፡ ከተማዎች ፡ ሹሉ ፡ እንዲህ ፡ አደረገ ። ዳዊትም ፡ ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ተመለሱ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 13 ።

ምዕራፍ ፡ 13 ።

1 ፤ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ እንዲህ ፡ ኾነ ፤ ለዳዊት ፡ ልጅ ፡ ለአቤሴሎም ፡ አንዲት ፡ የተዋበች ፡ እሳት ፡ ነበረችው ፡ ስሟም ፡ ትዕማር ፡ ነበረ ፤ የዳዊትም ፡ ልጅ ፡ አምኖን ፡ ወደዳት ።

2 ፤ አምኖንም ፡ ከእሳቱ ፡ ከትዕማር ፡ የተነሣ ፡ እጅግ ፡ ስለ ፡ ተከዘ ፡ ታመመ ፤ ድንግልም ፡ ነበረችና ፡ አንዳች ፡ ያደርጋት ፡ ዘንድ ፡ በዐይኑ ፡ ፊት ፡ ጭንቅ ፡ ኾኖበት ፡ ነበር ።

3 ፤ ለአምኖንም ፡ የዳዊት ፡ ወንድም ፡ የሳምዓ ፡ ልጅ ፡ ኢዮናዳብ ፡ የሚባል ፡ ወዳጅ ፡ ነበረው ፤ ኢዮናዳብም ፡ እጅግ ፡ ብልህ ፡ ሰው ፡ ነበረ ።

4 ፤ ርሱም ፡— የንጉሥ ፡ ልጅ ፡ ሆይ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ቀን ፡ በቀን ፡ እንዲህ ፡ ከላክ ፡ አትነግረኝምን ፡ አለው ። አምኖንም ፡— የወንድሜን ፡ የአቤሴሎምን ፡ እሳት ፡ ትዕማርን ፡ እወዳታለኹ ፡ አለው ።

5 ፤ ኢዮናዳብም ፡— ታምሜያለኹ ፡ ብለክ ፡ በዐልጋክ ፡ ላይ ፡ ተኛ ፤ አባትክም ፡ ሊያይክ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡— እሳቴ ፡ ትዕማር ፡ እንድትመጣና ፡ እኔ ፡ የምበላውን ፡ እንጀራ ፡ እንድትሰጠኝ ፡ መብሉንም ፡ እኔ ፡ እያየኹ ፡ እንድታዘጋጅልኝ ፡ ከእጇም ፡ እንድበላው ፡ እለምንካለኹ ፡ በል ፡ አለው ።

6 ፤ እንዲሁም ፡ አምኖን ፡— ታምሜያለኹ ፡ ብሎ ፡ ተኛ ፤ ንጉሡም ፡ ሊያየው ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ አምኖን ፡ ንጉሡን ፡— እሳቴ ፡ ትዕማር ፡ እንድትመጣና ፡ እኔ ፡ እያየኹ ፡ ኹለት ፡ ዕንጉቻ ፡ እንድታደርግልኝ ፡ ከእጇም ፡ እንድበላ ፡ እለምንካለኹ ፡ አለው ።

7 ፤ ዳዊትም ፡— መብልን ፡ ታዘጋጁለት ፡ ዘንድ ፡ ወደወንድምሽ ፡ ወደአምኖን ፡ ቤት ፡ ኹጂ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ወደትዕማር ፡ ቤት ፡ ላከ ።

8 ፤ ትዕማርም ፡ ወደወንድሟ ፡ ወደአምኖን ፡ ቤት ፡ ኹደች ፡ ተኝቶም ፡ ነበር ፤ ዱቄትም ፡ ወስዳ ፡ ለወሰች ፡ እያየም ፡ ዕንጉቻ ፡ አደረገች ፡ ጋገረችም ።

9 ፤ ምጣዱንም ፡ ወስዳ ፡ በፊቱ ፡ ገለበጠች ፡ ርሱ ፡ ግን ፡ ይበላ ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለ ። አምኖንም ፡— ሰውን ፡ ሹሉ ፡ ከእኔ ፡ ዘንድ ፡ አስወጡ ፡ አለ ፤ ሰውም ፡ ሹሉ ፡ ከርሱ ፡ ዘንድ ፡ ወጣ ።

10 ፤ አምኖንም ፡ ትዕማርን ፡ ከእጅሽ ፡ እበላ ፡ ዘንድ ፡ መብሉን ፡ ወደ ፡ ዕልፍኙ ፡ አግቢው ፡ አላት ፤ ትዕማርም ፡ የሠራችውን ፡ ዕንጉቻ ፡ ወስዳ ፡ ወንድሟ ፡ አምኖን ፡ ወዳለበት ፡ ዕልፍኝ ፡ አገባችው ።

11 ፤ መብሉንም ፡ ባቀረበች ፡ ጊዜ ፡ ያዛትና ፡— እሳቴ ፡ ሆይ ፡ ነዬ ፡ ከእኔም ፡ ጋራ ፡ ተኝ ፡ አላት ።

12 ፤ ርሷ : መልሳ :- ወንድሜ : ሆይ ፥ አይኾንም ፤ እንዲህ : ያለ : ነገር : በእስራኤል : ዘንድ : አይገኝምና : አታሳፍረኝ ፤ ይህንም : ነውረኛ : ሥራ : አታድርግ ።

13 ፤ እኔም : ነውራን : ወይት : ልሸከም ፡፡ አንተም : በእስራኤል : ዘንድ : ከምናምንቴዎች : እንደ : አንዱ : ትኾናለኽ ፤ እንግዲህስ : ለንጉሡ : ንገረው ፥ እኔንም : አይነሣኸም : አለኸው ።

14 ፤ ቃሏን : ግን : አልሰማም ፤ ከርሷም : ይልቅ : ብርቱ : ነበረና : በግድ : አስነውራት ፥ ከርሷም : ጋራ : ተኛ ።

15 ፤ ከዚያም : በኋላ : አምኖን : ፈጽሞ : ጠላት ፤ አስቀድሞም : ከወደዳት : ውድ : ይልቅ : በኋላ : የጠላት : ጥል : በለጠ ። አምኖንም :- ተነሥተሽ : ኸጂ : አላት ።

16 ፤ ርሷም :- አይኾንም ፤ ቀድሞ : ከሠራኸው : ክፋት : ይልቅ : እኔን : በማውጣትኽ : የበለጠ : ክፋት : ትሠራለኽ : አለኸው ፤ ርሱ : ግን : አልሰማትም ።

17 ፤ የሚያገለግለውንም : ብላቴና : ጠርቶ :- ይህችን : ሴት : ከፊቴ : አስወጥተኽ : በሩን : ዝጋባት : አለው ።

18 ፤ ብዙ : ሕብር : ያለውንም : ልብስ : ለብሳ : ነበር ፥ እንዲህ : ያለውን : ልብስ : የንጉሡ : ልጆች : ደናግሉ : ይለብሱ : ነበርና ፤ አገልጋዩም : አስወጥቶ : በሩን : ዘጋባት ።

19 ፤ ትዕማርም : በራሷ : ላይ : ዐመድ : ነስገሳ ፥ ብዙ : ሕብርም : ያለውን : ልብሷን : ተርትራ ፥ እጇንም : በራሷ : ላይ : ጭና : እየጮኸች : ኼደች ።

20 ፤ ወንድሟም : አቤሴሎም :- ወንድምሽ : አምኖን : ከአንቺ : ጋራ : ነበረን ፥ እኅቴ : ሆይ ፥ አኹን : ግን : ዝም : በዬ ፤ ወንድምሽ : ነው ፤ ይህን : ነገር : በልብሽ : አትያገዢው : አላት ። ትዕማርም : በወንድሟ : በአቤሴሎም : ሴት : ብቻዋን : ተቀመጠች ።

21 ፤ ንጉሡም : ዳዊት : ይህን : ነገር : ኸሉ : በሰማ : ጊዜ : እጅግ : ተቈጣ ፤ ነገር : ግን ፥ የበኩር : ልጁ : ነበረና : ስለ : ወደደው : የልጁን : የአምኖን : ነፍስ : አላሳዘነም ።

22 ፤ አቤሴሎምም : እኅቴን : ትዕማርን : ስላሳፈራት : አምኖንን : ጠልቶታልና : አቤሴሎም : አምኖንን : ክፉም : ኾነ : መልካምም : አልተናገረውም ።

23 ፤ ከኹለት : ዓመትም : በኋላ : አቤሴሎም : በኤፍሬም : አቅራቢያ : ባለኸው : በቤላሶር : በጎቹን : አሸለተ ፤ አቤሴሎምም : የንጉሡን : ልጆች : ኸሉ : ጠራ ።

24 ፤ አቤሴሎምም : ወደ : ንጉሡ : መጥቶ :- እንሆ ፥ ባሪያኽ : በጎቹን : ያሸልታል ፤ ንጉሡና : ሎሌዎቹ : ከባሪያኽ : ጋራ : ይኸዱ : አለው ።

25 ፤ ንጉሡም : አቤሴሎምን :- ልጄ : ሆይ ፥ እንከብድብኻለንና : ኸላችን : እንመጣ : ዘንድ : አይኾንም : አለው ። የግድም : አለው ፥ ርሱ : ግን : መረቀው : እንጂ : ለመኼድ : እንቢ : አለ ።

26 ፤ አቤሴሎምም :- አንተ : እንቢ : ካልኽ : ወንድሜ : አምኖን : ከእኛ : ጋራ : እንዲኼድ : እለምንኻለኹ : አለ ። ንጉሡም :- ከአንተ : ጋራ : ለምን : ይኼዳል ፥ አለው ።

27 ፤ አቤሴሎምም : የግድ : አለው ፥ አምኖንንና : የንጉሡንም : ልጆች : ኸሉ : ከርሱ : ጋራ : ሰደደ ።

28 ፤ አቤሴሎምም : እንደ : ንጉሥ : ግብገብ : ያለ : ግብገብ : አደረገ ፤ አቤሴሎምም : አገልጋዮቹን :- አምኖን : የወይን : ጠጅ : ጠጥቶ : ልቡን : ደስ : ባለው : ጊዜ : እየ ። አምኖንን : ግደሉ : ባልኳችኹም : ጊዜ : ግደሉት ፥ አትፍሩም ፤ ያዘዝኳችኹም : እኔ : ነኝና : በርቱ : ጽኑም : ብሎ : አዘዛቸው ።

29 ፤ የአቤሴሎም : አገልጋዮች : አቤሴሎም : እንዳዘዛቸው : በአምኖን : ላይ : አደረጉበት ። የንጉሡም : ልጆች : ኸሉ : ተነሥተው : በየበቅሎዎቻቸው : ተቀምጠው : ሸሹ ።

30 ፤ ገናም : በመንገድ : ሲኼዱ : ለዳዊት :- አቤሴሎም : የንጉሡን : ልጆች : ኸሉ : ገድሏል ፥ ከነርሱም : አንድ : አልቀረም : የሚል : ወሬ : መጣለት ።

31 ፤ ንጉሡም : ተነሥቶ : ልብሱን : ቀደደ ፥ በምድር : ላይም : ወደቀ ፤ ባሪያዎቹም : ኸሉ : ልብሳቸውን : ቀደው :

በአጠገቡ ፡ ቆሙ ።

32 ፤ የዳዊትም ፡ ወንድም ፡ የሳምዓ ፡ ልጅ ፡ ኢዮናዳብ ፡- ጌታዬ ፡ ጉልማሳዎቹ ፡ የንጉሡ ፡ ልጆች ፡ ኸሉ ፡ እንደ ፡ ሞቱ ፡ አያብብ ፤ እኅቱን ፡ ትዕማርን ፡ በግድ ፡ ካስነወራት ፡ ዠምሮ ፡ በአቤሴሎም ፡ ዘንድ ፡ የተቆረረጠ ፡ ነገር ፡ ነበረና ፡ የሞተ ፡ አምኖን ፡ ብቻ ፡ ነው ።

33 ፤ አኹንም ፡ የሞተ ፡ አምኖን ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ የንጉሥ ፡ ልጆች ፡ ኸሉ ፡ ሞቱ ፡ ብሎ ፡ ጌታዬ ፡ ንጉሡ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ በልቡ ፡ አያኑር ፡ አለው ።

34 ፤ አቤሴሎምም ፡ ከብሉይ ፡ ጉብኝውም ፡ ጉልማሳ ፡ ዐይኑን ፡ ከፍ ፡ አደረገ ፡ እንሆም ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ በኪላው ፡ በተራራው ፡ አጠገብ ፡ በመንገድ ፡ ሲመጡ ፡ አየ ።

35 ፤ ኢዮናዳብም ፡ ንጉሡን ፡- እንሆ ፡ የንጉሡ ፡ ልጆች ፡ መጥተዋል ፤ ባሪያኸ ፡ እንዳለው ፡ እንዲሁ ፡ ኸኗል ፡ አለው ።

36 ፤ ተናግሮም ፡ በጨረሰ ፡ ጊዜ ፡ እንሆ ፡ ወዲያው ፡ የንጉሥ ፡ ልጆች ፡ ገቡ ፡ ድምፃቸውንም ፡ ከፍ ፡ አድርገው ፡ አለቀሱ ፤ ደግሞ ፡ ንጉሡና ፡ ባሪያዎቹ ፡ ኸሉ ፡ እጅግ ፡ ታላቅ ፡ ልቅሶ ፡ አለቀሱ ።

37 ፤ አቤሴሎም ፡ ግን ፡ ከብሉይ ፡ ወደጌሹር ፡ ንጉሥ ፡ ወደዐማሁድ ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ ተልማይ ፡ ኸደ ። ዳዊትም ፡ ኸልጊዜ ፡ ለልጁ ፡ ያለቅስ ፡ ነበር ።

38 ፤ አቤሴሎም ፡ ከብሉይ ፡ ወደ ፡ ጌሹር ፡ ኸደ ፡ በዚያም ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ያኸል ፡ ተቀመጠ ።

39 ፤ ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡ ስለ ፡ አምኖን ፡ ሞት ፡ ተጽናንቶ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ ይኸድ ፡ ዘንድ ፡ እጅግ ፡ ናፈቀ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 14 ።

ምዕራፍ ፡ 14 ።

1 ፤ የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ ኢዮኡብ ፡ የንጉሡ ፡ ልብ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ እንዳዘነበለ ፡ ዐወቀ ።

2 ፤ ኢዮኡብም ፡ ወደ ፡ ቴቁሔ ፡ ልኮ ፡ ከዚያ ፡ ብልጎተኛ ፡ ሴት ፡ አስመጣና ፡- አልቅሺ ፡ የሐዘንም ፡ ልብስ ፡ ልበሺ ፡ ዘይትም ፡ አትቀቢ ፡ ስለ ፡ ሞተ ፡ ሰውም ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡ እንደምታለቅሺ ፡ ኸኸ ፤

3 ፤ ወደ ፡ ንጉሡም ፡ ገብተሽ ፡ እንዲህ ፡ ያለውን ፡ ቃል ፡ ንገረው ፡ አላት ፤ ኢዮኡብም ፡ ቃሉን ፡ በርሷ ፡ አፍ ፡ አደረገ ።

4 ፤ እንዲሁም ፡ የቴቁሔዬቱ ፡ ሴት ፡ ወደ ፡ ንጉሥ ፡ ገብታ ፡ በግንባሯ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ወደቀች ፡ እጅ ፡ ነሥታም ፡- ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ አድነኝ ፡ አለች ።

5 ፤ ንጉሡም ፡- ምን ፡ ኸነሻል ፡ አላት ። ርሷም ፡ መልሳ ፡ አለች ፡- በእውነት ፡ እኔ ፡ ባሌ ፡ የሞተብኝ ፡ ባልቴት ፡ ሴት ፡ ነኝ ።

6 ፤ ለኔም ፡ ለባሪያኸ ፡ ኸለት ፡ ወንዶች ፡ ልጆች ፡ ነበሩኝ ፡ በሜዳም ፡ ተጣሉ ፤ የሚገላግላቸውም ፡ አልነበረም ፡ አንዱም ፡ ሌላውን ፡ መቶ ፡ ገደለው ።

7 ፤ እንሆም ፡ ዘመዶች ፡ ኸሉ ፡ በባሪያኸ ፡ ላይ ፡ ተነሥተው ፡- ስለገደለው ፡ ስለወንድሙ ፡ ነፍስ ፡ እንገድለው ፡ ዘንድ ፡ ወንድሙን ፡ የገደለውን ፡ አውጪ ፡ አሉኝ ፤ እንዲሁም ፡ ደግሞ ፡ ወራሹን ፡ የቀረውን ፡ መብራቴን ፡ ያጠፋሉ ፡ የባሌን ፡ ስምና ፡ ዘርም ፡ ከምድር ፡ ላይ ፡ አያስቀሩም ።

8 ፤ ንጉሡም ፡ ሴቱን ፡- ወደ ፡ ቤትሽ ፡ ኸጂ ፡ እኔም ፡ ስለ ፡ አንቺ ፡ አዛለኸ ፡ አላት ።

9 ፤ የቴቁሔዬቱም ፡ ሴት ፡ ንጉሡን ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ኅጢአቱ ፡ በእኔና ፡ በአባቴ ፡ ሴት ፡ ላይ ፡ ይኸን ፤ ንጉሡና ፡ ዙፋኑ ፡ ንጹሕ ፡ ይኸን ፡ አለችው ።

10 ፤ ንጉሡም ፡- የሚናገርሽን ፡ አምጨልኝ ፡ ከዚያም ፡ በኪላ ፡ ደግሞ ፡ አይነካሽም ፡ አለ ።

11 ፤ ርሷም ፡- ደም ፡ ተበቃዮችም ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ እንዳያጠፉ ፡ ልጄንም ፡ እንዳይገድሉ ፡ ንጉሡ ፡ አምላኩን ፡ እግዚአብሔርን ፡ ያስብ ፡ አለች ። ርሱም ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! ከልጅሽ ፡ አንድ ፡ ጠጉር ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ አይወድቅም ፡ አለ ።

12 ፤ ሴቲቱም ፡- እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ለጌታዬ ፡ ለንጉሥ ፡ አንድ ፡ ቃል ፡ ልናገር ፡ አለኝ ፤ ርሱም ፡- ተናገሪ ፡ አለ ።

13 ፤ ሴቲቱም ፡ አለኝ ፡- በእግዚአብሔር ፡ ሕዝብ ፡ ላይ ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ፀሰብኸ ፡ ንጉሡ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ተናግሯልና ፡ ያሳደደውን ፡ ስላላስመለስ ፡ በደለኛ ፡ ነው ።

14 ፤ ኸላችን ፡ እንሞታለን ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ፈሰሰና ፡ እንደማይመለስ ፡ ውሃ ፡ ነን ፤ እግዚአብሔርም ፡ የነፍስን ፡ ጥፋት ፡ አይወድም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የተጣለ ፡ ሰው ፡ ፈጽሞ ፡ እንዳይጠፋ ፡ በምክሩ ፡ ያስባል ።

15 ፤ አኹንም ፡ ሕዝቡ ፡ ስለሚያስፈራኝ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ለጌታዬ ፡ ለንጉሥ ፡ እነግረው ፡ ዘንድ ፡ መጥቻለኸ ፤ እኔም ፡ ባሪያኸ ፡- ምናልባት ፡ የእኔን ፡ የባሪያውን ፡ ልመና ፡ ንጉሡ ፡ ያደርግልኝ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ለንጉሡ ፡ ልናገር ፤

16 ፤ ርሷንና ፡ ልጇን ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ርስት ፡ ያጠፋቸው ፡ ዘንድ ፡ ከሚሻ ፡ ሰው ፡ እጅ ፡ ያድን ፡ ዘንድ ፡ ንጉሡ ፡ ባሪያውን ፡ ይሰማል ፡ አልኸ ።

17 ፤ እኔም ፡ ባሪያኸ ፡- መልካሙንና ፡ ክፉውን ፡ ነገር ፡ ለመስማት ፡ ንጉሡ ፡ ጌታዬ ፡ እንደእግዚአብሔር ፡ መልአክ ፡ ነውና ፡ የጌታዬ ፡ የንጉሡ ፡ ቃል ፡ ያጽናናኛል ፤ አምላክኸም ፡ እግዚአብሔር ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ይኹን ፡ አልኸ ።

18 ፤ ንጉሡም ፡ ለሴቲቱ ፡ መልሶ ፡- የምጠይቅሽን ፡ ነገር ፡ አትሰውራኝ ፡ አላት ። ሴቲቱም ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ይናገር ፡ አለኝ ።

19 ፤ ንጉሡም ፡- በዚህ ፡ ኸሉ ፡ የኢዮአብ ፡ እጅ ፡ ከአንቺ ፡ ጋራ ፡ ነውን ፡ አላት ። ሴቲቱም ፡ መልሳ ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ በሕያው ፡ ነፍስኸ ፡ እምላለኸ! ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ከተናገረው ፡ ነገር ፡ ኸሉ ፡ ወደ ፡ ቀኝም ፡ ወደ ፡ ግራም ፡ ሊል ፡ የሚችል ፡ የለም ፤ ባሪያኸ ፡ ኢዮአብ ፡ አዞኛል ፡ ይህንም ፡ ቃል ፡ ኸሉ ፡ በባሪያኸ ፡ አፍ ፡ አደረገው ።

20 ፤ ባሪያኸ ፡ ኢዮአብ ፡ የዚህ ፡ ነገር ፡ መልክ ፡ እንዲለወጥ ፡ አደረገ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ የእግዚአብሔር ፡ መልአክ ፡ ጠቢብ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ አንተም ፡ ጌታዬ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ ኸሉ ፡ ታውቅ ፡ ዘንድ ፡ ጠቢብ ፡ ነኝ ፡ አለኝ ።

21 ፤ ንጉሡም ፡ ኢዮአብን ፡- እንሆ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ አድርጌያለኸ ፤ እንግዲህ ፡ ኸድና ፡ ብላቴናውን ፡ አቤሴሎምን ፡ መልሰው ፡ አለው ።

22 ፤ ኢዮአብም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በግንባሩ ፡ ወድቆ ፡ እጅ ፡ ነሣ ፡ ንጉሡንም ፡ ባረከ ፤ ኢዮአብም ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ የባሪያኸን ፡ ነገር ፡ አድርገኻልና ፡ በዐይንኸ ፡ ፊት ፡ ሞገስ ፡ እንዳገኘ ፡ ባሪያኸ ፡ ዛሬ ፡ ፀወቀ ፡ አለ ።

23 ፤ ኢዮአብም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ ጌሹር ፡ ኸደ ፡ አቤሴሎምንም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ይዞ ፡ መጣ ።

24 ፤ ንጉሡም ፡- ወደ ፡ ቤቱ ፡ ይኸድ ፡ እንጂ ፡ ፊቴን ፡ እንዳያይ ፡ አለ ፤ አቤሴሎምም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ኸደ ፡ የንጉሡንም ፡ ፊት ፡ አላየም ።

25 ፤ በእስራኤልም ፡ ኸሉ ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ አቤሴሎም ፡ በውበቱ ፡ የተመሰገነ ፡ ሰው ፡ አልነበረም ፤ ከእግሩ ፡ እስከ ፡ ራሱ ፡ ድረስ ፡ ነውር ፡ አልነበረበትም ።

26 ፤ ጠጉሩም ፡ ይከብደው ፡ ነበርና ፡ በዓመት ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ይቈርጠው ፡ ነበር ፤ ሲቈረጥም ፡ የራሱ ፡ ጠጉር ፡ በንጉሥ ፡ ሚዛን ፡ ኸሉት ፡ መቶ ፡ ሰቅል ፡ ያኸል ፡ ይመዘን ፡ ነበር ።

27 ፤ ለአቤሴሎምም ፡ ሦስት ፡ ወንዶች ፡ ልጆችና ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ተወለዱለት ፤ የሴቲቱም ፡ ልጅ ፡ ስም ፡ ትዕማር ፡ ነበረ ፡ ርሷም ፡ የተዋበች ፡ ሴት ፡ ነበረች ።

28 ፤ አቤሴሎምም ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ኸሉት ፡ ዓመት ፡ ሙሉ ፡ የንጉሡን ፡ ፊት ፡ ሳያይ ፡ ተቀመጠ ።

29 ፤ አቤሴሎምም ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ይልከው ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ኢዮአብ ፡ ላከ ፡ ወደ ፡ ርሱም ፡ ሊመጣ ፡ አልወደደም ፤ ኸሉተኛም ፡ ላከበት ፡ ሊመጣ ፡ ግን ፡ አልወደደም ።

30 ፤ ባሪያዎቻችንም ፡- በዕርሻዬ ፡ አጠገብ ፡ ያለውን ፡ የኢዮአብን ፡ ዕርሻ ፡ እዩ ፡ በዚያም ፡ ገብስ ፡ አለው ፤ ኸዳኞኸ ፡ በእሳት ፡ አቃጥሉት ፡ አላቸው ። የአቤሴሎምም ፡ ባሪያዎች ፡ ዕርሻውን ፡ አቃጠሉት ።

31 ፤ ኢዮአብም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ መጣና ፡- ባሪያዎችኸ ፡ ዕርሻዬን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አቃጠሉት ፡ አለው ።

32 ፤ አቤሴሎምም ፡ ኢየሱስን ፡ መልሶ ፡ ከጌሹር ፡ ለምን ፡ መጣኸሱ ፡ በዚያም ፡ ተቀምጧል ፡ ብኸን ፡ ይሻለኝ ፡ ነበር ፡ ብለኸ ፡ እንድትነግረው ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ አልክኸ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ጠራኸኸ ፤ አኹንም ፡ የንጉሡን ፡ ፊት ፡ ልይ ፡ ጎጠኢት ፡ ቢኾንብኝ ፡ ይግደለኝ ፡ አለው ።

33 ፤ ኢየሱስም ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ መጥቶ ፡ ነገረው ፤ አቤሴሎምንም ፡ ጠራው ፡ ወደ ፡ ንጉሡም ፡ ገብቶ ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ በግንባሩ ፡ ተደፋ ፤ ንጉሡም ፡ አቤሴሎምን ፡ ሳመው ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 15 ። _____

ምዕራፍ ፡ 15 ።

1 ፤ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ አቤሴሎም ፡ ሠረገላና ፡ ፈረሶች ፡ በፊቱም ፡ የሚሮጡ ፡ ዐምሳ ፡ ሰዎች ፡ አዘጋጀ ።

2 ፤ አቤሴሎምም ፡ በማለዳ ፡ ተነሥቶ ፡ በበሩ ፡ አደባባይ ፡ ይቆም ፡ ነበር ፤ አቤሴሎምም ፡ ከንጉሥ ፡ ለማስፈረድ ፡ ጉዳይ ፡ የነበረውን ፡ ኸሉ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ እየጠራ ፡ አንተ ፡ ከወዴት ፡ ከተማ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ ይጠይቅ ፡ ነበር ። ርሱም ፡ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ከእስራኤል ፡ ነገድ ፡ ከአንዲቱ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ ይመልስ ፡ ነበር ።

3 ፤ አቤሴሎምም ፡ ነገርኸ ፡ እውነትና ፡ ቅን ፡ ነው ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ከንጉሥ ፡ ታዘ ፡ የሚሰማኸ ፡ የለም ፡ ይለው ፡ ነበር ።

4 ፤ አቤሴሎምም ፡ ነገርና ፡ ክርክር ፡ ያለው ፡ ኸሉ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ይመጣ ፡ ዘንድ ፡ ቅንም ፡ ፍርድ ፡ እፈርድለት ፡ ዘንድ ፡ በአገር ፡ ላይ ፡ ፈራጅ ፡ አድርጎ ፡ ማን ፡ በሾመኝ ፡ ይል ፡ ነበር ።

5 ፤ ሰውም ፡ እጅ ፡ ሊነሣው ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ በቀረበ ፡ ጊዜ ፡ እጁን ፡ ዘርግቶ ፡ ይይዝና ፡ ይስመው ፡ ነበር ።

6 ፤ እንዲሁም ፡ አቤሴሎም ፡ ከንጉሥ ፡ ፍርድ ፡ ሊሰማ ፡ ከእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ በሚመጣ ፡ ኸሉ ፡ ያደርግ ፡ ነበር ፤ አቤሴሎምም ፡ የእስራኤልን ፡ ሰዎች ፡ ልብ ፡ ሰረቀ ።

7 ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ፤ ከአራት ፡ ዓመት ፡ በኋላ ፡ አቤሴሎም ፡ ንጉሡን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የተሳልኹትን ፡ ስእለት ፡ ለመስጠት ፡ ወደ ፡ ኬብሮን ፡ እባክኸ ፡ ልኸድ ።

8 ፤ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ በሶርያ ፡ ጌሹር ፡ ሳለኸ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ቢመልሰኝ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሥዋዕት ፡ አቀርባለኸ ፡ ብዬ ፡ ስእለት ፡ ተሰዬ ፡ ነበር ፡ አለው ።

9 ፤ ንጉሡም ፡ በደኅና ፡ ኸድ ፡ አለው ፤ ተነሥቶም ፡ ወደ ፡ ኬብሮን ፡ ኾደ ።

10 ፤ አቤሴሎምም ፡ በእስራኤል ፡ ነገድ ፡ ኸሉ ፡ የቀንደ ፡ መለከት ፡ ድምፅ ፡ በሰማኸኸ ፡ ጊዜ ፡ አቤሴሎም ፡ በኬብሮን ፡ ነገሠ ፡ በሉ ፡ የሚሉ ፡ ጉብኛዎች ፡ ላከ ።

11 ፤ የተጠሩትም ፡ ኸሉት ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ ከአቤሴሎም ፡ ጋራ ፡ በየዋህነት ፡ ከኢየሩሳሌም ፡ ኾዱ ፤ የሚኾነውንም ፡ ነገር ፡ ከቶ ፡ አያውቁም ፡ ነበር ።

12 ፤ አቤሴሎምም ፡ የዳዊት ፡ መካር ፡ የነበረውን ፡ የጊሎ ፡ ሰው ፡ አኪጦፌልን ፡ ከከተማው ፡ ከጊሎ ፡ መሥዋዕት ፡ በሚያቀርብበት ፡ ጊዜ ፡ አስጠራው ። ሤራውም ፡ ጽኑ ፡ ኾነ ፤ ከአቤሴሎምም ፡ ጋራ ፡ ያለ ፡ ሕዝብ ፡ እየበዛ ፡ ኾደ ።

13 ፤ ለዳዊትም ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ልብ ፡ ከአቤሴሎም ፡ ጋራ ፡ ኾኗል ፡ የሚል ፡ ወሬኛ ፡ መጣለት ።

14 ፤ ዳዊትም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ያሉትን ፡ ባሪያዎቹን ፡ ኸሉ ፡ ተነሡ ፡ እንሸሽ ፡ ያለዚያ ፡ ከአቤሴሎም ፡ እጅ ፡ የሚድን ፡ ከእኛ ፡ የለምና ፤ መጥቶም ፡ እንዳይዘን ፡ ክፉም ፡ እንዳያመጣብን ፡ ከተማዬቱንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ እንዳይመታ ፡ ፈጥናኸኸ ፡ እንኸድ ፡ አላቸው ።

15 ፤ የንጉሡም ፡ ባሪያዎች ፡ ንጉሡን ፡ እንሆ ፡ ጌታችን ፡ ንጉሡ ፡ የመረጠውን ፡ ኸሉ ፡ እኛ ፡ ባሪያዎችኸ ፡ ዕሽ ፡ ብለን ፡ እናደርጋለን ፡ አሉት ።

16 ፤ ንጉሡም ፡ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ ቤተ ፡ ሰቡ ፡ ኸሉ ፡ ወጡ ፤ ንጉሡም ፡ ዐሥሩን ፡ ሴቶች ፡ ቁባቶቹን ፡ ቤቱን ፡ ይጠብቁ ፡ ዘንድ ፡ ተወ ።

17 ፤ ንጉሡም ፡ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ ሕዝቡ ፡ ኸሉ ፡ ወጡ ፡ በቤትሜርሐቅም ፡ ቆሙ ።

18 ፤ ባሪያዎቹም ፡ ሹሉ ፡ በፊቱ ፡ ዐለፉ ፤ ከሊታውያንና ፡ ፈሊታውያንም ፡ ሹሉ ፡ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ ከጌት ፡ የመጡት ፡ ስድስት ፡ መቶው ፡ ጌትያውን ፡ ሹሉ ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ ዐለፉ ።

19 ፤ ንጉሡም ፡ የጌት ፡ ሰው ፡ ኢታይን ፡- ከእኛ ፡ ጋራ ፡ ለምን ፡ መጣኝ ፡ አንተ ፡ ከስፍራኸ ፡ የመጣኝ ፡ እንግዳና ፡ ለደተኛ ፡ ነኸና ፡ ተመለስ ፡ ከንጉሡም ፡ ጋራ ፡ ተቀመጥ ።

20 ፤ የመጣኸው ፡ ትናንት ፡ ነው ፤ ዛሬ ፡ ከእኛ ፡ ጋራ ፡ ላዙርኸን ፡ እኔ ፡ ወደምኼድበት ፡ እኼዳለኸኝ ፤ አንተ ፡ ግን ፡ ተመለስ ፡ ወንድሞቼኸንም ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ውሰድ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ምሕረቱንና ፡ እውነቱን ፡ ያድርግልኸኝ ፡ አለው ።

21 ፤ ኢታይም ፡ ለንጉሡ ፡ መልሶ ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በጌታዬም ፡ በንጉሡ ፡ ሕይወት ፡ እምላለኸኝ! በእውነት ፡ ጌታዬ ፡ ባለበት ፡ ስፍራ ፡ ሹሉ ፡ በሞትም ፡ ቢኾን ፡ በሕይወትም ፡ በዚያ ፡ ደግሞ ፡ እኔ ፡ ባሪያኸኝ ፡ እኾናለኸኝ ፡ አለው ።

22 ፤ ዳዊትም ፡ ኢታይን ፡- ኸድ ፡ ተሻገር ፡ አለው ፤ የጌት ፡ ሰው ፡ ኢታይና ፡ ሰዎቹም ፡ ሹሉ ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የነበሩት ፡ ሕፃናት ፡ ሹሉ ፡ ተሻገሩ ።

23 ፤ በአገርም ፡ የነበሩት ፡ ሹሉ ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ አለቀሱ ፤ ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ ተሻገሩ ፡ ንጉሡም ፡ ደግሞ ፡ የቄድሮንን ፡ ፈፋ ፡ ተሻገረ ፤ ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ ወደምድረ ፡ በዳ ፡ መንገድ ፡ ተሻገሩ ።

24 ፤ እንሆም ፡ ደግሞ ፡ ሳይቅ ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ ሌዋውያን ፡ ሹሉ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ ታቦት ፡ ተሸክመው ፡ መጡ ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ አስቀመጡ ፡ ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ ከከተማዬቱ ፡ ፈጽሞ ፡ እስኪያልፍ ፡ ድረስ ፡ አብያታር ፡ ወጣ ።

25 ፤ ንጉሡም ፡ ሳይቅን ፡- የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ መልስ ፤ በእግዚአብሔር ፡ ዐይን ፡ ሞገስ ፡ አግኝቼ ፡ እንደ ፡ ኾንኸኝ ፡ መልሶ ፡ ርሱንና ፡ ማደሪያውን ፡ ያሳየኛል ፤

26 ፤ ነገር ፡ ግን ፡- አልወድኸኝም ፡ ቢለኝ ፡ እንሆኝ ፡ ደስ ፡ የሚያሠኘውን ፡ ያድርግብኝ ፡ አለው ።

27 ፤ ንጉሡም ፡ ደግሞ ፡ ካህኑን ፡ ሳይቅን ፡- እንሆ ፡ አንተና ፡ ልጅኸ ፡ አኪማዐስ ፡ የአብያታርም ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡ ኸለቱ ፡ ልጆቻችኸ ፡ በደኅና ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ተመለሱ ።

28 ፤ እኔም ፡ እንሆ ፡ ከእናንተ ፡ ዘንድ ፡ ወሬ ፡ እስኪመጣልኝ ፡ ድረስ ፡ በምድረ ፡ በዳው ፡ መሻገሪያ ፡ እቈያለኸኝ ፡ አለው ።

29 ፤ ሳይቅም ፡ አብያታርም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መለሱት ፡ በዚያም ፡ ተቀመጡ ።

30 ፤ ዳዊትም ፡ ተከናንበው ፡ ያለጫማ ፡ እያለቀሰ ፡ ወደደብረ ፡ ዘይት ፡ ዐቀበት ፡ ወጣ ፤ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ሹሉ ፡ ተከናንበው ፡ እያለቀሱ ፡ ወጡ ፡-

31 ፤ አኪሞፌል ፡ ከአቤሴሎም ፡ ጋራ ፡ በሤራ ፡ አንድ ፡ ነው ፡ ብለው ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፤ ዳዊትም ፡- አቤቱ ፡ የአኪሞፌልን ፡ ምክር ፡ ሰንፍና ፡ አድርገኸኝ ፡ እንድትለውጥ ፡ እለምንካለኸኝ ፡ አለ ።

32 ፤ ዳዊትም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወደሰገደበት ፡ ወደተራራው ፡ ራስ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ አርካዌው ፡ ኩሲ¹⁵³ ፡ ልብሱን ፡ ቀዶ ፡ በራሱም ፡ ላይ ፡ ትቢያ ፡ ነስንሶ ፡ ሊገናኘው ፡ መጣ ።

33 ፤ ዳዊትም ፡ አለው ፡- ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ብትመጣ ፡ ትከብደኛለኸኝ ፤

34 ፤ ወደ ፡ ከተማ ፡ ግን ፡ ተመልሰኸኝ ፡ ለአቤሴሎም ፡- ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ባሪያ ፡ እኾንካለኸኝ ፤ አስቀድሞ ፡ ለአባትኸ ፡ ባሪያ ፡ እንደ ፡ ነበርኸኝ ፡ እንዲሁ ፡ አኸን ፡ ለአንተ ፡ ባሪያ ፡ እኾንካለኸኝ ፡ ብትለው ፡ የአኪሞፌልን ፡ ምክር ፡ ከንቱ ፡ ታደርግልኛለኸኝ ።

35 ፤ ካህናቱ ፡ ሳይቅና ፡ አብያታርም ፡ በዚያ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ አይደሉምን ፡ ከንጉሡ ፡ ቤትም ፡ የምትሰማውን ፡ ነገር ፡ ሹሉ ፡ ለካህናቱ ፡ ለሳይቅና ፡ ለአብያታር ፡ ንገራቸው ።

36 ፤ እንሆ ፡ የሳይቅ ፡ ልጅ ፡ አኪማዐስና ፡ የአብያታር ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡ ልጆቻቸው ፡ በዚያ ፡ ከነርሱ ፡ ጋራ ፡ አሉ ፤ የምትሰሙትን ፡ ሹሉ ፡ በእነርሱ ፡ እጅ ፡ ላኩልኝ ።

153 ዕብ. ፡ ሐሲ ።

37 ፤ የዳዊትም ፡ ወዳጅ ፡ ከሱ ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ መጣ ፤ አቤሴሎምም ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ገባ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 16 ። _____

ምዕራፍ ፡ 16 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡ ከተራራው ፡ ራስ ፡ ጥቂት ፡ ፈቀቅ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ የሜምፊቦስቴ ፡ ባሪያ ፡ ሲባ ፡ ኹለት ፡ መቶ ፡ እንጀራ ፡ አንድ ፡ መቶም ፡ ዘለላ ፡ ዘቢብ ፡ አንድ ፡ መቶም ፡ በለስ ፡ አንድ ፡ አቀላማዳም ፡ ወይን ፡ ጠጅ ፡ የተጫኑ ፡ ኹለት ፡ አህያዎች ፡ እየነዳ ፡ ተገናኘው ።

2 ፤ ንጉሡም ፡ ሲባን ፡- ይህ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለው ። ሲባም ፡- አህያዎቹ ፡ የንጉሥ ፡ ቤተ ፡ ሰቦች ፡ ይቀመጡባቸው ፡ ዘንድ ፡ እንጀራውና ፡ በለሱ ፡ ብላቴናዎቹ ፡ ይበሉት ፡ ዘንድ ፡ የወይን ፡ ጠጁም ፡ በበረሃ ፡ የሚደክሙት ፡ ይጠጡት ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ አለ ።

3 ፤ ንጉሡም ፡- የጌታኸ ፡ ልጅ ፡ ወዴት ፡ ነው ፡ አለ ። ሲባም ፡ ንጉሡን ፡- እንሆ ፡- የእስራኤል ፡ ቤት ፡ ዛሬ ፡ የአባቴን ፡ መንግሥት ፡ ይመልስልኛል ፡ ብሎ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተቀምጧል ፡ አለው ።

4 ፤ ንጉሡም ፡ ሲባን ፡- እንሆ ፡ ለሜምፊቦስቴ ፡ የነበረው ፡ ኹሉ ፡ ለአንተ ፡ ይኸን ፡ አለው ። ሲባም ፡- እጅ ፡ እነሳላኸኩ ፤ ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ በፊትኸ ፡ ሞገስ ፡ ላግኝ ፡ አለ ።

5 ፤ ንጉሡ ፡ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ብራቂም ፡ መጣ ፤ እንሆም ፡ ሳሚ ፡ የሚባል ፡ የጌራ ፡ ልጅ ፡ ከላክል ፡ ቤተ ፡ ዘመድ ፡ የኾነ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ከዚያ ፡ ወጣ ፡ እየኼደም ፡ ይረግመው ፡ ነበር ።

6 ፤ ወደ ፡ ዳዊትና ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደዳዊት ፡ ባሪያዎችም ፡ ድንጋይ ፡ ይወረውር ፡ ነበር ፤ በንጉሡም ፡ ቀኝና ፡ ግራ ፡ ሕዝቡ ፡ ኹሉና ፡ ጎያላኑ ፡ ኹሉ ፡ ነበሩ ።

7 ፤ ሳሚም ፡ ሲረግም ፡- ኹድ ፡ አንተ ፡ የደም ፡ ሰው ፡ ምናምንቴ ፡ ኹድ ።

8 ፤ በፋንታው ፡ ነግሠኛልና ፡ እግዚአብሔር ፡ የሳኦልን ፡ ቤት ፡ ደም ፡ ኹሉ ፡ መለሰብኸ ፤ እግዚአብሔርም ፡ መንግሥትን ፡ ለልጅኸ ፡ ለአቤሴሎም ፡ እጅ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጥቶታል ፤ እንሆም ፡ አንተ ፡ የደም ፡ ሰው ፡ ነኸና ፡ በመከራ ፡ ተይዘኸል ፡ አለ ።

9 ፤ የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ አቢሳ ፡ ንጉሡን ፡- ይህ ፡ የሞተ ፡ ውሻ ፡ ጌታዬን ፡ ንጉሡን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ይረግማል ፡ ልኹድና ፡ ራሱን ፡ ልቀረጠው ፡ አለው ።

10 ፤ ንጉሡም ፡- እናንተ ፡ የጽሩም ፡ ልጆች ፡ እኔ ፡ ከእናንተ ፡ ጋራ ፡ ምን ፡ አለኝ ፡ እግዚአብሔር ፡- ዳዊትን ፡ ስደበው ፡ ብሎ ፡ አዞታልና ፡ ይርገመኝ ፤ ለምንስ ፡ እንዲህ ፡ ታደርጋለኸ ፡ የሚለው ፡ ማን ፡ ነው ፡ አለ ።

11 ፤ ዳዊትም ፡ አቢሳንና ፡ ባሪያዎቹን ፡ ኹሉ ፡- እንሆ ፡ ከወገቤ ፡ የወጣው ፡ ልጄ ፡ ነፍሴን ፡ ይሻል ፤ ይልቁንስ ፡ ይህ ፡ የብንያም ፡ ልጅ ፡ እንዴት ፡ ነዋ ፡ እግዚአብሔር ፡ አዞታልና ፡ ተወት ፡ ይርገመኝ ።

12 ፤ ምናልባት ፡ በዚህ ፡ ቀን ፡ መከራዬን ፡ አይቶ ፡ ስለ ፡ ርግማኑ ፡ መልካም ፡ ይመልስልኛል ፡ አላቸው ።

13 ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ በመንገድ ፡ ይኼዱ ፡ ነበር ፤ ሳሚም ፡ በተራራው ፡ አጠገብ ፡ በርሱ ፡ ትይዩ ፡ እየኼደ ፡ ይራገም ፤ ድንጋይም ፡ ይወረውር ፡ ትቢያም ፡ ይበትን ፡ ነበር ።

14 ፤ ንጉሡና ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የነበረው ፡ ሕዝብ ፡ ኹሉ ፡ ደክመው ፡ ነበር ፡ በዚያም ፡ ዐረፉ ።

15 ፤ አቤሴሎምና ፡ ሕዝቡ ፡ ኹሉ ፡ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ አኪጦፌልም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጡ ።

16 ፤ የዳዊትም ፡ ወዳጅ ፡ አርካዊው ፡ ከሱ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ከሱ ፡- ሺሕ ፡ ዓመት ፡ ያንግሥኸ ፡ አለው ።

17 ፤ አቤሴሎምም ፡ ከሱን ፡- ስለ ፡ ወዳጅኸ ፡ ያደረግኸው ፡ ቸርነት ፡ ይህ ፡ ነውን ፡ ከወዳጅኸ ፡ ጋራ ፡ ያልኼድኸ ፡ ስለ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለው ።

18 ፤ ከሱም ፡ አቤሴሎምን ፡- እንዲህ ፡ አይደለም ፤ ከእግዚአብሔር ፡ ከዚህም ፡ ሕዝብ ፡ ከእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ኹሉ ፡ ለተመረጠው ፡ ለርሱ ፡ እኾናለኸኩ ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ እቀመጣለኸኩ ።

19 ፤ ዳግምም : የማገለግል : ለማን : ነው ፡ በንጉሥ : ልጅ : ፊት : አይደለምን ፡ በአባትክ : ፊት : እንዳገለገልኸ : እንዲሁ : ባንተ : ፊት : እኾናለኸ : አለው ።

20 ፤ አቤሴሎምም : አኪጦፌልን :- ምክሩ : ምን : እናድርግ ፡ አለው ።

21 ፤ አኪጦፌልም : አቤሴሎምን :- ቤት : ሊጠብቁ : ወደተዋቸው : ወዳባትክ : ቁባቶች : ግባ ፤ እስራኤልም : ኸሉ : አባትክን : እንዳሳፈርኸው : ይሰማሉ ፤ ከአንተም : ጋራ : ያሉት : ኸሉ : እጃቸው : ይበረታል : አለው ።

22 ፤ ለአቤሴሎምም : በሰገነት : ላይ : ድንኳን : ተከሉለት ፤ አቤሴሎምም : በእስራኤል : ኸሉ : ፊት : ወዳባቱ : ቁባቶች : ገባ ።

23 ፤ በዚያም : ወራት : የመከራት : የአኪጦፌል : ምክር : የእግዚአብሔርን : ቃል : እንደ : መጠየቅ : ነበረች ፤ የአኪጦፌልም : ምክር : ኸሉ : ከዳዊትና : ከአቤሴሎም : ጋራ : እንዲህ : ነበረች ።

መጽሐፈ : ሳሙኤል : ካልዕ ፡ ምዕራፍ : 17 ።

ምዕራፍ : 17 ።

1 ፤ አኪጦፌልም : አቤሴሎምን :- ዐሥራ : ኸለት : ሺሕ : ሰዎች : ልምረጥና :

1 ፤ አኪጦፌልም : በዚች : ሌሊት : ተነሥቼ : ዳዊትን : ላሳድ ።

2 ፤ ደክሞና : እጁ : ዝሎ : ሳለ : እወድቅበታለኸ ፡ አስፈራውማለኸ ፤ ከርሱም : ጋራ : ያለው : ሕዝብ : ኸሉ : ይሸሻል ፡ ንጉሡንም : ብቻውን : እመታዋለኸ ፤

3 ፤ ሙሽራ : ወደ : ባሏ : እንደምትመለስ : ሕዝቡን : ኸሉ : ወዳንተ : እመልሰዋለኸ ፤ ሕዝቡ : ኸሉ : ደኅና : ይኾናል ፤ የምትፈልገው : አንድ : ሰው : ብቻ : ነው ።

4 ፤ ነገሩም : አቤሴሎምንና : የእስራኤልን : ሽማግሌዎች : ኸሉ : ደስ : አሠኘ ።

5 ፤ አቤሴሎምም :- አርካዊውን : ኩሲን : ጥሩ ፡ ደግሞም : ርሱ : የሚለውን : እንስማ : አለ ።

6 ፤ ኩሲም : ወደ : አቤሴሎም : በመጣ : ጊዜ : አቤሴሎም :- አኪጦፌል : ያለው : ይህ : ነው ፤ ነገሩን : እናደርገው : ዘንድ : ይገባልን ፡ ባይኾን : ግን : አንተ : ንገረን : ብሎ : ተናገረው ።

7 ፤ ኩሲም : አቤሴሎምን :- አኪጦፌል : በዚህ : ጊዜ : የመከራት : ምክር : መልካም : አይደለችም : አለው ።

8 ፤ ኩሲ : ደግሞ : አለ :- ግልገሎቿ : በዳር : በተነጠቁ : ጊዜ : ድብ : መራራ : እንደ : ኾነች : በልባቸው : መራሮች : እጅግም : ኅያላን : መኾናቸውን : አባትክንና : ሰዎቹን : ታውቃለኸ ፤ አባትክ : ዐርበኛ : ነው ፡ ከሕዝብም : ጋራ : አያድርም ።

9 ፤ አኸንም : ምናልባት : ባንድ : ጉድጓድ : ወይም : በማናቸውም : ስፍራ : ተሸሸጎ : ይኾናል ፤ በመገናኛም : ከነርሱ : ዐደሌዎች : ቢወድቁ : የሚሰማው : ኸሉ :- አቤሴሎምን : የተከተለው : ሕዝብ : ተመታ : ይላል ።

10 ፤ እስራኤልም : ኸሉ : አባትክ : ኅያል : እንደ : ኾነ ፡ ከርሱም : ጋራ : ያሉት : ሰዎች : ጽኑዓን : እንደ : ኾኑ : ያውቃልና ፡ ጽኑዕ : ልቡም : እንደ : አንበሳ : ልብ : የኾነው : ፈጽሞ : ይቀልጣል ።

11 ፤ ነገር : ግን ፡ የምመክርክ : ይህ : ነው ፤ ከዳን : እስከ : ቤርሳቤሕ : ያለ : እስራኤል : ኸሉ : በብዛቱ : እንደ : ባሕር : አሸዋ : ኾኖ : ወዳንተ : ይሰብሰብ ፡ አንተም : በመካከላቸው : ወደ : ሰልፍ : ውጣ ።

12 ፤ ርሱንም : ወደምናገኛበት : ወደ : አንድ : ስፍራ : እንደርስበታለን ፡ ጠልም : በምድር : ላይ : እንደሚወድቅ : እንወርድበታለን ፤ ርሱና : ከርሱም : ጋራ : ያሉ : ሰዎች : ኸሉ : አንድ : ስንኳ : አናስቀርም ።

13 ፤ ወደ : ከተማም : ቢገባ : እስራኤል : ኸሉ : ወደዚያች : ከተማ : ገመድ : ይወስዳል ፡ እኛም : አንድ : ድንጋይ : እንኳ : እስከማይገኛባት : ድረስ : ወደ : ወንዙ : ውስጥ : እንሰባታለን ።

14 ፤ አቤሴሎምና : የእስራኤልም : ሰዎች : ኸሉ :- የአርካዊው : የኩሲ : ምክር : ከአኪጦፌል : ምክር : ይሻላል : አሉ ። እግዚአብሔርም : በአቤሴሎም : ላይ : ክፉ : ያመጣ : ዘንድ : እግዚአብሔር : መልካሚቱን : የአኪጦፌልን :

ምክር ፡ እንዲበትን ፡ አዘዘ ።

15 ፤ ከሱም ፡ ለካህናቱ ፡ ለሳይቅና ፡ ለአብያታር ፡- አኪጦፌል ፡ ለአቤሴሎምና ፡ ለእስራኤል ፡ ሸማግሌዎች ፡ እንዲሆና ፡ እንዲሆን ፡ መክራል ፤ እኔ ፡ ግን ፡ እንዲሆና ፡ እንዲሆን ፡ መክራልላኹ ።

16 ፤ አኹን ፡ እንግዲህ ፡ ንጉሡና ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ያለው ፡ ሕዝብ ፡ ሹሉ ፡ እንዳይዋጡ ፡ ፈጥናችኹ ። ሳትዘገይ ፡ ተሻገር ፡ እንጂ ፡ በዚች ፡ ሌሊት ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ መሻገሪያ ፡ አትደር ፡ ብላችኹ ፡ ለዳዊት ፡ ንገሩት ፡ አላቸው ።

17 ፤ ዮናታንና ፡ አኪማዕስ ፡ ተገልጠው ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ይገቡ ፡ ዘንድ ፡ አልቻሉም ፡ ነበርና ፤ በዐይንሮጌል ፡ ተቀምጠው ፡ ነበር ፤ አንዲትም ፡ ባሪያ ፡ ሼዳ ፡ ትነግራቸው ፡ ነበር ፤ እነርሱም ፡ ሼዳው ፡ ለንጉሡ ፡ ለዳዊት ፡ ይነግሩት ፡ ነበር ።

18 ፤ አንድ ፡ ብላቴናም ፡ አይቶ ፡ ለአቤሴሎም ፡ ነገረው ፤ እነርሱ ፡ ግን ፡ ፈጥነው ፡ ሼዳ ፤ ወደ ፡ ብራቂምም ፡ ወዳንድ ፡ ሰው ፡ ቤት ፡ መጡ ፤ በግቢውም ፡ ውስጥ ፡ ጉድጓድ ፡ ነበረ ፤ ወደዚያም ፡ ውስጥ ፡ ወረዱ ።

19 ፤ ሴቲቱም ፡ በጉድጓድ ፡ አፍ ፡ ላይ ፡ ዳውጃ ፡ ዘረጋችበት ፤ የተከካ ፡ እኸልም ፡ በላዩ ፡ አሰጣችበት ፤ ነገሩም ፡ እንዲሆን ፡ ተሰወረ ።

20 ፤ የአቤሴሎም ፡ ባሪያዎች ፡ ወደ ፡ ሴቲቱ ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ መጥተው ፡- አኪማዕስና ፡ ዮናታን ፡ የት ፡ አሉ ፡ አሉ ፤ ሴቲቱም ፡- ፈፋውን ፡ ተሻግረው ፡ ሼዳ ፡ አለቻቸው ። እነርሱም ፡ ፈልገው ፡ ባላገኛቸው ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ተመለሱ ።

21 ፤ ከሼዳም ፡ በኳላ ፡ እነርሱ ፡ ከጉድጓድ ፡ ወጥተው ፡ ሼዳ ፡ ለንጉሡም ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፤ ዳዊትንም ፡- አኪጦፌል ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ እንዲሆን ፡ መክራልና ፡ ተነሡ ፡ ፈጥናችኹም ፡ ውሃውን ፡ ተሻገሩ ፡ አሉት ።

22 ፤ ዳዊትና ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የነበሩት ፡ ሹሉ ፡ ተነሥተው ፡ ዮርዳኖስን ፡ ተሻገሩ ፤ እስኪነጋም ፡ ድረስ ፡ ዮርዳኖስን ፡ ላይሻገር ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ እንኳ ፡ አልቀረም ።

23 ፤ አኪጦፌልም ፡ ምክሩን ፡ እንዳልተከተሉ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ አህያውን ፡ ጫነ ፡ ተነሥቶም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ወደ ፡ ከተማው ፡ ሼዳ ፤ ቤቱንም ፡ አደራጅቶ ፡ በገዛ ፡ እጁ ፡ ታንቆ ፡ ሞተ ፡ በአባቱም ፡ መቃብር ፡ ተቀበረ ።

24 ፤ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ መሃናይም ፡ መጣ ፤ አቤሴሎምም ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ሹሉ ፡ ዮርዳኖስን ፡ ተሻገሩ ።

25 ፤ አቤሴሎምም ፡ በጭፍራው ፡ ላይ ፡ በኢዮአብ ፡ ስፍራ ፡ ዐማሳይን ፡ ሾመ ፤ ዐማሳይም ፡ የይስማኤላዊ ፡ ሰው ፡ የዬቴር ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፤ ርሱም ፡ የኢዮአብን ፡ እናት ፡ የጽሩያን ፡ እጎት ፡ የናዖስን ፡ ልጅ ፡ አቢግያን ፡ አግብቶ ፡ ነበር ።

26 ፤ እስራኤልና ፡ አቤሴሎምም ፡ በገለጻድ ፡ ምድር ፡ ሰፈሩ ።

27 ፤ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ መሃናይም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ በዐሞን ፡ ልጆች ፡ አገር ፡ በረባት ፡ የነበረ ፡ የናዖስ ፡ ልጅ ፡ ኡኤስቢ ፡ የሎዶባርም ፡ ሰው ፡ የዓሚኤል ፡ ልጅ ፡ ማኪር ፡ የሮግሊምም ፡ ሰው ፡ ገለጻዳዊ ፡ ቤርዜሊ ፡

28 ፤ 29 ፤ ሕዝቡ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ተርቧል ፡ ደክሟል ፤ ተጠምቷል ፡ ብለው ፡ ምንጣፍ ፡ ዳካ ፡ የሸክላም ፡ ዕቃ ፡ ይበሉም ፡ ዘንድ ፡ ስንዴ ፡ ገብስ ፡ ዱቄት ፡ የተጠበሰ ፡ እሸት ፡ ባቄላ ፡ ምስር ፡ የተቄላ ፡ ሽንብራ ፡ ማር ፡ ቅቤ ፡ በጎች ፡ የላምም ፡ ርጎ ፡ ለዳዊትና ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ለነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ አመጡላቸው ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 18 ።

ምዕራፍ ፡ 18 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ የነበሩትን ፡ ሕዝብ ፡ ቈጠረ ፤ ሻለቃዎችንና ፡ የመቶ ፡ አለቃዎችንም ፡ ሾመላቸው ።

2 ፤ ዳዊትም ፡ ሕዝቡን ፡ ከኢዮአብ ፡ እጅ ፡ በታች ፡ ሢሰውን ፤ ከኢዮአብም ፡ ወንድም ፡ ከጽሩያ ፡ ልጅ ፡ ከአቢሳ ፡ እጅ ፡ በታች ፡ ሢሰውን ፤ ከኤታይ ፡ እጅ ፡ በታች ፡ ሢሰውን ፡ ሰደደ ። ንጉሡም ፡ ሕዝቡን ፡- እኔ ፡ ደግሞ ፡ ከእናንተ ፡ ጋራ ፡ እወጣለኹ ፡ አላቸው ።

3 ፤ ሕዝቡ ፡ ግን ፡- አትወጣም ፤ ብንሸሸ ፡ ስለ ፡ እኛ ፡ አያስቡም ፤ ከእኛም ፡ እኩሌታው ፡ ቢሞት ፡ ስለ ፡ እኛ ፡

አያስቡም ፤ አንተ : ግን : ለብቻኸ : ከእኛ : ከዐሥሩ : ሺሕ : ይልቅ : ትብልጣለኸ ፤ አኸንም : በከተማ : ተቀምጠኸ : ብትረዳን : ይሻላል : አሉ ።

4 ፤ ንጉሡም :- መልካም : የሚመስላችኸን : አደርጋለኸ : አላቸው ። ንጉሡም : በበሩ : አጠገብ : ቆመ ፣ ሕዝቡም : ኸሉ : መቶ : በመቶ : ሺሕ : በሺሕ : እየኾኑ : ወጡ ።

5 ፤ ንጉሡም : ኢዮአብንና : አቢሳን ፤ ኢታይንም :- ለብላቴናው : ለአቤሴሎም : ስለ : እኔ : ራሩለት : ብሎ : አዘዛቸው ። ንጉሡም ፣ ስለ : አቤሴሎም ፣ አለቃዎቹን : ኸሉ : ሲያገዝ ፣ ሕዝቡ : ኸሉ : ሰማ ።

6 ፤ ሕዝቡም : በእስራኤል : ላይ : ወደ : ሜዳ : ወጣ ፤ ሰልፋም : በኤፍሬም : ኸሉ : ውስጥ : ኾነ ።

7 ፤ በዚያም : የእስራኤል : ሕዝብ : በዳዊት : ባሪያዎች : ፊት : ተመቱ ፣ በዚያም : ቀን : ታላቅ : ውጊያ : በዚያ : ኾነ ፣ ኻያ : ሺሕ : ሰውም : ሞተ ።

8 ፤ ከዚያም : ሰልፋ : በአገሩ : ኸሉ : ፊት : ላይ : ተበተነ ፤ በዚያም : ቀን : ሰይፍ : ከዋጠው : ሕዝብ : ኸሉ : ይልቅ : ዱር : ብዙ : ዋጠ ።

9 ፤ አቤሴሎም : ከዳዊት : ባሪያዎች : ጋራ : በድንገት : ተገናኘ ፤ አቤሴሎምም : በበቅሎ : ተቀምጦ : ነበር ፣ በቅሎውም : ብዙ : ቅርንጫፍ : ባለው : በታላቅ : ዛፍ : በታች : ገባ ፣ ራሱም : በዛፍ : ተያዘ ፤ በሰማይና : በምድር : መካከል : ተንጠለጠለ ፣ ተቀምጦበትም : የነበረ : በቅሎ : ዐለፈ ።

10 ፤ አንድ : ሰውም : አይቶ :- እንሆ ፣ አቤሴሎም : በትልቅ : ዛፍ : ላይ : ተንጠልጥሎ : አየኸ : ብሎ : ለኢዮአብ : ነገረው ።

11 ፤ ኢዮአብም : ለነገረው : ሰው :- እንሆ ፣ ካየኸው : ለምን : ወደ : ምድር : አልመታኸውም ። አስር : ብርና : አንድ : ድግ : እሰጥኸ : ነበር : አለው ።

12 ፤ ሰውየውም : ኢዮአብን :- እኛ : ስንሰማ : ንጉሡ : አንተንና : አቢሳን : ኢታይንም :- ብላቴናውን : አቤሴሎምን : ማንም : እንዳይነካው : ተጠንቀቁ : ብሎ : አዟልና ፣ ሺሕ : ብር : በእጄ : ላይ : ብትመዝን : እጄን : በንጉሡ : ልጅ : ላይ : ባልዘረጋኸም : ነበር ።

13 ፤ እኔ : ቅሉ : በነፍሱ : ላይ : ብወነጅል : ኖሮ ፣ ይህ : ከንጉሥ : ባልተሰወረም ፣ አንተም : በተነሣኸብኝ : ነበር : አለው ።

14 ፤ ኢዮአብም :- እኔ : ከአንተ : ጋራ : እንዲህ : እዘገይ : ዘንድ : አልችልም : ብሎ : ሦስት : ጦሮች : በእጁ : ወሰደ ፣ አቤሴሎምም : ገና : በዛፍ : ላይ : ተንጠልጥሎ : ሕያው : ሳለ : በልቡ : ላይ : ተከላቸው ።

15 ፤ አስሩም : የኢዮአብ : ጋሻ : ገግሬዎች : ከበቡት ፣ አቤሴሎምንም : መትተው : ገደሉት ።

16 ፤ ኢዮአብም : ሕዝቡን : ከልክሎ : ነበርና ፣ ቀንደ : መለከት : ነፋ ፣ ሕዝቡም : እስራኤልን : ከማሳደድ : ተመለሰ ።

17 ፤ አቤሴሎምንም : ወስደው : በዱር : ባለ : በታላቅ : ጉድጓድ : ውስጥ : ጣሉት ፣ እጅግም : ታላቅ : የኾነ : የድንጋይ : ክምር : ከመሩበት ፤ እስራኤልም : ኸሉ : እያንዳንዱ : ወደ : ድንኳኑ : ሸሸ ።

18 ፤ አቤሴሎምም : ሕያው : ሳለ :- ለስሜ : መታሰቢያ : የሚኾን : ልጅ : የለኝም : ብሎ ፣ ሐውልት : ወስዶ ፣ በንጉሥ : ሸለቆ : ውስጥ : ለራሱ : አቁሞ : ነበር ፤ ሐውልቱንም : በስሙ : ጠርቶት : ነበር ፤ እስከ : ዛሬም : ድረስ : የአቤሴሎም : መታሰቢያ : ተብሎ : ይጠራል ።

19 ፤ የሳይቅ : ልጅ : አኪማዐስ : ግን :- እግዚአብሔር : ጠላቶቹን : አንደ : ተበቀለለት : ሮጨ : ለንጉሥ : የምሥራች : ልንገር : አለ ።

20 ፤ ኢዮአብም :- በሌላ : ቀን : እንጂ : ዛሬ : ወሬ : አትናገርም ፤ የንጉሥ : ልጅ : ሞቷልና ፣ ዛሬ : ወሬ : አትናገርም : አለው ።

21 ፤ ኢዮአብም : ኸሲ¹⁵⁴ን :- ኸድ ፣ ያየኸውንም : ለንጉሡ : ንገር : አለው ። ኸሲም : ለኢዮአብ : እጅ : ነሥቶ ።

154 ዕብ. ፣ ኸሲ. (ኸላይ • የኸሸ : ሰው ፣ ኢትዮጵያዊ) ።

ሮጦ ።

22 ፤ ዳግመኛም ፡ የሳይቅ ፡ ልጅ ፡ አኪማዕስ ፡ ኢዮአብን ፡- የኾነ ፡ ኾኖ ፡ ከሲን ፡ ተከትሎ ፡ እባክኸ ፡ ልሩጥ ፡ አለው ። ኢዮአብም ፡- ልጄ ፡ ሆይ ፡ መልካም ፡ ወሬ ፡ የምትወስድ ፡ አይደለኸምና ፡ ትሮጥ ፡ ዘንድ ፡ ለምን ፡ ትወዳለኸ ፡ አለ ።

23 ፤ ርሱም ፡- እኔ ፡ ብሮጥ ፡ ምን ፡ ይገዳል ፡ አለ ። ርሱም ፡- ሩጥ ፡ አለው ። አኪማዕስም ፡ በሜዳው ፡ መንደር ፡ በኩል ፡ ሮጦ ፡ ከሲንም ፡ ቀደመው ።

24 ፤ ዳዊትም ፡ በኹለት ፡ በር ፡ መካከል ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ፤ ዘበኛውም ፡ በቅጥሩ ፡ ላይ ፡ ወዳለው ፡ ወደ ፡ በሩ ፡ ሰገነት ፡ ወጣ ፡ ዐይኑንም ፡ አቅንቶ ፡ ብቻውን ፡ የሚሮጥ ፡ ሰው ፡ አየ ።

25 ፤ ዘበኛውም ፡ ለንጉሡ ፡ ሊነግረው ፡ ጮኸ ። ንጉሡም ፡- ብቻውን ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ በአፉ ፡ ወሬ ፡ ይኖራል ፡ አለ ።

26 ፤ ርሱም ፡ ፈጥኖ ፡ ቀረበ ። ዘበኛውም ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ሲሮጥ ፡ አየ ፤ ዘበኛውም ፡ ለደጅ ፡ ጠባቂው ፡ ጮኸ ፡- እንሆ ፡ ብቻውን ፡ የሚሮጥ ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ አየኹ ፡ አለ ። ንጉሡም ፡- ርሱ ፡ ደግሞ ፡ ወሬ ፡ ይዞ ፡ ይኾናል ፡ አለ ።

27 ፤ ዘበኛውም ፡- የፈተኛው ፡ ሩጫ ፡ እንደ ፡ ሳይቅ ፡ ልጅ ፡ እንደ ፡ አኪማዕስ ፡ ሩጫ ፡ ይመስላል ፡ አለ ። ንጉሡም ፡- ርሱ ፡ መልካም ፡ ሰው ፡ ነው ፡ መልካምም ፡ ወሬ ፡ ያመጣል ፡ አለ ።

28 ፤ አኪማዕስም ፡ ጮኸ ፡ ንጉሡን ፡- ኹሉ ፡ ደኅና ፡ ኾኗል ፡ አለው ። በንጉሡም ፡ ፊት ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በግንባሩ ፡ ተደፍቶ ፡- በንጉሡ ፡ በጌታዬ ፡ ላይ ፡ እጃቸውን ፡ ያነሡትን ፡ ሰዎች ፡ አሳልፎ ፡ የሰጠ ፡ አምላክኸ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ፡ አለ ።

29 ፤ ንጉሡም ፡- ብላቴናው ፡ አቤሴሎም ፡ ደኅና ፡ ነውን ፡ አለ ። አኪማዕስም ፡- ኢዮአብ ፡ እኔን ፡ ባሪያኸንና ፡ የንጉሡን ፡ ባሪያ ፡ በላከ ፡ ጊዜ ፡ ትልቅ ፡ ሽብር ፡ አይቻለኹ ፡ ምን ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ግን ፡ አላወቅኹም ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ።

30 ፤ ንጉሡም ፡- ፈቀቅ ፡ ብለኸ ፡ ቁም ፡ አለ ፤ ርሱም ፡ ፈቀቅ ፡ ብሎ ፡ ቆመ ።

31 ፤ እንሆም ፡ ከሲ ፡ መጣ ፤ ከሲም ፡- እግዚአብሔር ፡ በላይኸ ፡ የተነሡትን ፡ ኹሉ ፡ ዛሬ ፡ አንደ ፡ ተበቀለልኸ ፡ ለጌታዬ ፡ ለንጉሡ ፡ ወሬ ፡ አምጥቻለኹ ፡ አለ ።

32 ፤ ንጉሡም ፡ ከሲን ፡- ብላቴናው ፡ አቤሴሎም ፡ ደኅና ፡ ነውን ፡ አለው ። ከሲም ፡- የጌታዬ ፡ የንጉሡ ፡ ጠላቶች ፡ በክፉም ፡ የተነሡብኸ ፡ ኹሉ ፡ እንደዚያ ፡ ብላቴና ፡ ይኹኑ ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ።

33 ፤ ንጉሡም ፡ እጅግ ፡ ዐዘነ ፡ በበሩም ፡ ላይ ፡ ወዳለኹው ፡ ቤት ፡ ወጥቶ ፡ አለቀሰ ፤ ሲኼድም ፡- ልጄ ፡ አቤሴሎም ፡ ሆይ ፡ ልጄ ፡ ልጄ ፡ አቤሴሎም ፡ ሆይ ፡ ባንተ ፡ ፋንታ ፡ ሞቼ ፡ ኖሮ ፡ ቢኾን ፡ ልጄ ፡ አቤሴሎም ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ ይል ፡ ነበር ። ች ፡

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 19 ።

ምዕራፍ ፡ 19 ።

1 ፤ ኢዮአብም ፡ ንጉሡ ፡ ስለ ፡ አቤሴሎም ፡ እንዳለቀሰና ፡ ዋይ ፡ ዋይ ፡ እንዳለ ፡ ሰማ ።

2 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡- ንጉሡ ፡ ስለ ፡ ልጁ ፡ ዐዘነ ፡ ሲባል ፡ ሕዝቡ ፡ ሰምቷልና ፡ የዚያ ፡ ቀን ፡ ድል ፡ በሕዝቡ ፡ ኹሉ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ሐዘን ፡ ተለወጠ ።

3 ፤ ሕዝቡም ፡ ከሰልፍ ፡ የሸሸ ፡ ሕዝብ ፡ ዐፍሮ ፡ ወደ ፡ ኺላው ፡ እንዲል ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ተሰርቆ ፡ ገባ ።

4 ፤ ንጉሡም ፡ ፊቱን ፡ ሸፈነ ፡ ንጉሡም ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡- ልጄ ፡ አቤሴሎም ፡ ሆይ ፡ ልጄ ፡ አቤሴሎም ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ እያለ ፡ ይጮኸ ፡ ነበር ።

5 ፤ ኢዮአብም ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ ገብቶ ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡- ዛሬ ፡ ነፍስኸንና ፡ የወንዶችና ፡ የሴቶች ፡ ልጆችኸን ፡ ነፍስ ፡ የሚሰቶችኸንና ፡ የቁባቶችኸን ፡ ነፍስ ፡ ያዳኑትን ፡ የባሪያዎችኸን ፡ ኹሉ ፡ ፊት ፡ ዛሬ ፡ አሳፍረኸል ፤

6 ፤ አንተ ፡ የሚጠሉኸን ፡ ትወዳለኸ ፡ የሚወዱኸንም ፡ ትጠላለኸ ። መሳፍንትኸንና ፡ ባሪያዎችኸን ፡ እንዳታሰብ ፡ ዛሬ ፡

ገልጠኛል ፤ ዛሬ : ሹላችን : ሞተን : ቢኾን : ኖር : አቤሴሎምም : ድኖ : ቢኾን : ኖሮ : ደስ : ያሠኘኝ : እንደ : ነበረ : ዛሬ : አያለኹ ።

7 ፤ አኹን : እንግዲህ : ተነሥተኝ : ውጣ ፤ ለባሪያዎችኸም : የሚያጽናናቸውን : ነገር : ተናገራቸው ፤ ያልወጣኝ : እንደ : ኾነ : ግን : አንድ : ሰው : ከአንተ : ጋራ : በዚች : ሌሊት : እንዳይቀር : በእግዚአብሔር : እምላለኹ ፤ ይህም : ከብላቴናነትኸ : ገሮምሮ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : ካገኘኝ : ክፉ : ነገር : ሹሉ : ይልቅ : ታላቅ : መከራ : ይኾንብኛል ።

8 ፤ ንጉሡም : ተነሥቶ : በበሩ : ተቀመጠ ፤ ሕዝቡም : ሹሉ : ንጉሡ : በበሩ : እንደ : ተቀመጠ : ሰማ ፤ ሕዝቡም : ሹሉ : ወደ : ንጉሡ : ፊት : መጣ ። እስራኤልም : እያንዳንዱ : ወደ : ድንኳኑ : ሸሸቶ : ነበር ።

9 ፤ ሕዝቡም : ሹሉ : በእስራኤል : ነገድ : ሹሉ : ውስጥ ። ንጉሡ : ከጠላቶቻችን : እጅ : ታድጎናል ፤ ከፍልስጥኤማውያንም : እጅ : አድኖናል ፤ አኹንም : ስለ : አቤሴሎም : ከአገር : ሸሸቷል ።

10 ፤ በላያችን : እንዲኾን : የቀባነው : አቤሴሎም : በሰልፍ : ሞቷል ፤ አኹንም : እንግዲህ : ንጉሡን : ለመመለስ : ስለ : ምን : ዝም : ትላላችኹ ። እያለ : ርስ : በርሱ : ይከራከር : ነበር ።

11 ፤ ንጉሡም : ዳዊት : ለካህናቱ : ለሳዳቅና : ለአብያታር : ልኮ : እንዲህ : አላቸው :- ለይሁዳ : ሸማግሌዎች : እንዲህ : ብላችኹ : ተናገሯቸው :- የእስራኤል : ሹሉ : ነገር : ወደ : ንጉሡ : ደርሷልና ፤ ንጉሡን : ወደ : ቤቱ : ከመመለስ : ስለ : ምን : ዘገያችኹ ።

12 ፤ እናንተ : ወንድሞቼ ፤ የዐጥንቴ : ፍላጭና : የሥጋዬ : ቍራጭ : ናችኹ ፤ እናንተ : ንጉሡን : ከመመለስ : ስለ : ምን : ዘገያችኹ ።

13 ፤ ለዐማሳይም :- አንተ : የዐጥንቴ : ፍላጭና : የሥጋዬ : ቍራጭ : አይደለኸምን ። በዘመንኸም : ሹሉ : በኢዮአብ : ፋንታ : በፊቱ : የሰራዊት : አለቃ : ሳትኾን : ብትቀር : እግዚአብሔር : ይህን : ያድርግብኝ : ይህንም : ይጨምርብኝ : በሉት ።

14 ፤ የይሁዳንም : ሰዎች : ሹሉ : ልብ : እንደ : አንድ : ሰው : ልብ : አድርጎ : አዘነበለ ፤ ወደ : ንጉሡም : ልከው :- አንተ : ከባሪያዎችኸ : ሹሉ : ጋራ : ተመለስ : አሉት ።

15 ፤ ንጉሡም : ተመልሶ : እስከ : ዮርዳኖስ : ድረስ : መጣ ። የይሁዳ : ሰዎች : ንጉሡን : ሊቀበሉ : ንጉሡንም : ዮርዳኖስን : ሊያሻግሩ : ወደ : ገልገላ : መጡ ።

16 ፤ ከብራቂምም : አገር : የነበረው : ብንያማዊው : የጌራ : ልጅ : ሳሚ : ከይሁዳ : ሰዎች : ጋራ : ዳዊትን : ሊቀበል : ፈጥኖ : ወረደ ።

17 ፤ ከርሱም : ጋራ : ብንያማውያን : የኾኑ : ሺሕ : ሰዎች : ነበሩ ፤ የሳኦልም : ቤት : ባሪያ : ሲባ : ከርሱም : ጋራ : ዐሥራ : ዐምስቱ : ልጆችና : ኻያው : ባሪያዎች : ነበሩ ፤ በንጉሡም : ፊት : ፈጥነው : ዮርዳኖስን : ተሻገሩ ።

18 ፤ ታንኳውም : የንጉሥን : ቤተ : ሰብ : ያሻግር : ዘንድ : ንጉሡም : ደስ : ያሠኘውን : ያደርግ : ዘንድ : ይሸጋገር : ነበር ። ንጉሡም : ዮርዳኖስን : ከተሻገረ : በኳላ : የጌራ : ልጅ : ሳሚ : በፊቱ : ተደፋ ።

19 ፤ ንጉሡንም :- ጌታዬ : ሆይ ፤ ጎጢአቴን : አትቀጠርብኝ ፤ ጌታዬ : ንጉሡ ፤ ከኢየሩሳሌም : በወጣኝ : ቀን : ባሪያኸ : የበደልኹኸን : አታስብብኝ ፤ ንጉሡም : በልቡ : አያኑረው ።

20 ፤ ባሪያኸ : በደለኛ : እንደ : ኾንኹ : ዐውቄያለኹና ፤ እንሆ ፤ ከዮሴፍ : ቤት : ሹሉ : አስቀድሜ : ዛሬ : መጣኹ ፤ ጌታዬንም : ንጉሡን : ልቀበል : ወረድኹ : አለው ።

21 ፤ የጽሩያ : ልጅ : አቢሳ : ግን :- ሳሚ : እግዚአብሔር : የቀባውን : ሰድቧልና ፤ ሞት : የተገባው : አይደለምን ። አለ ።

22 ፤ ዳዊትም :- እናንተ : የጽሩያ : ልጆች ፤ እኔ : ከእናንተ : ጋራ : ምን : አለኝ ። ዛሬ : ስለ : ምን : ጠላቶች : ትኾኑብኛላችኹ ። ዛሬስ : በእስራኤል : ዘንድ : ሰው : ሊሞት : ይገባልን ። ዛሬስ : በእስራኤል : ላይ : እንደ : ነገሥኹ : አላወቅኹምን ። አለ ።

23 ፤ ንጉሡም : ሳሚን :- አትሞትም : አለው ። ንጉሡም : ማለለት ።

24 ፤ የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ሜምፊቦስቴ ፡ ንጉሡን ፡ ሊቀበል ፡ ወረደ ፤ ንጉሡም ፡ ከኼደ ፡ ዠምሮ ፡ በደኅና ፡ እስከተመለሰበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ እግሩን ፡ አልጠገነም ፡ ጢሙንም ፡ አልቈረጠም ፡ ልብሱንም ፡ አላጠበም ፡ ነበር ።

25 ፤ ንጉሡም ፡ ሊቀበለው ፡ ከኢየሩሳሌም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ንጉሡ ። ሜምፊቦስቴ ፡ ሆይ ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አልወጣኸም ፡ አለው ።

26 ፤ ርሱም ፡ መልሶ ፡ አለ ፡- ጌታዬን ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ባሪያዬ ፡ አታለለኝ ፤ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ዐንካሳ ፡ ነኝና ። ከንጉሥ ፡ ጋራ ፡ እኼድ ፡ ዘንድ ፡ የምቀመጥበትን ፡ አህያ ፡ ልጫን ፡ አልኸት ።

27 ፤ ርሱም ፡ እኔን ፡ ባሪያኸን ፡ ለጌታዬ ፡ ለንጉሡ ፡ አማ ፤ አንተ ፡ ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ግን ፡ እንደእግዚአብሔር ፡ መልአክ ፡ ነክ ፤ ደስም ፡ ያሠኝኸን ፡ አድርግ ።

28 ፤ የአባቴ ፡ ቤት ፡ ኸሉ ፡ በጌታዬ ፡ በንጉሡ ፡ ዘንድ ፡ ሞት ፡ የሚገባቸው ፡ ነበሩ ፤ አንተ ፡ ግን ፡ እኔን ፡ ባሪያኸን ፡ በገበታኸ ፡ በሚበሉ ፡ መካከል ፡ አስቀመጥኸኝ ፤ ለንጉሥ ፡ ደግሞ ፡ ለመናገር ፡ ምን ፡ ሙብት ፡ አለኝ ።

29 ፤ ንጉሡም ፡- ነገርኸን ፡ ለምን ፡ ታበዛለኸ ፡ አንተና ፡ ሲባ ፡ ዕርሻውን ፡ ትካፈሉ ፡ ዘንድ ፡ ብያለኸ ፡ አለው ።

30 ፤ ሜምፊቦስቴም ፡ ንጉሡን ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሡ ፡ በደኅና ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ከተመለሰ ፡ ርሱ ፡ ኸሉን ፡ ይውሰደው ፡ አለው ።

31 ፤ ገለጻዊውም ፡ ቤርዜሊ ፡ ከሮግሊም ፡ ወረደ ፤ ሊሸኘውም ፡ ከንጉሡ ፡ ጋራ ፡ ዮርዳኖስን ፡ ተሻገረ ።

32 ፤ ቤርዜሊም ፡ እጅግ ፡ ያረጀ ፡ የሰማንያ ፡ ዓመት ፡ ሸማግሌ ፡ ነበረ ፤ እጅግም ፡ ትልቅ ፡ ሰው ፡ ነበረና ፡ ንጉሡ ፡ በመሃናይም ፡ ሳለ ፡ ይቀልበው ፡ ነበር ።

33 ፤ ንጉሡም ፡ ቤርዜሊን ፡- በኢየሩሳሌም ፡ እቀልብኸ ፡ ዘንድ ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ዕለፍ ፡ አለው ።

34 ፤ ቤርዜሊም ፡ ንጉሡን ፡ አለው ፡- ከንጉሡ ፡ ጋራ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ እወጣ ፡ ዘንድ ፡ ከሕይወቴ ፡ ዘመን ፡ ምን ፡ ያኸል ፡ ቀረኝ ።

35 ፤ ዛሬ ፡ የሰማንያ ፡ ዓመት ፡ ሸማግሌ ፡ ነኝ ፤ መልካሙንና ፡ ክፉውን ፡ መለየት ፡ እችላለኸን ። እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ የምበላውንና ፡ የምጠጣውን ፡ ጣዕሙን ፡ መለየት ፡ እችላለኸን ። የወንድንና ፡ የሴቲቱን ፡ ዘፈን ፡ ድምፅ ፡ መስማት ፡ እችላለኸን ። እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ በጌታዬ ፡ በንጉሡ ፡ ላይ ፡ ለምን ፡ እከብድብኸለኸ ።

36 ፤ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ዮርዳኖስን ፡ ተሻግረ ፡ ከንጉሡ ፡ ጋራ ፡ ጥቂት ፡ ልኼድ ፡ ነበር ፤ ንጉሡ ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ወረታ ፡ ለምን ፡ ይመልስልኛል ።

37 ፤ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ተመልኼ ፡ በከተማዬ ፡ በአባቴና ፡ በእናቴ ፡ መቃብር ፡ አጠገብ ፡ እባክኸ ፡ ልሙት ። ነገር ፡ ግን ፡ ባሪያኸን ፡ ከመዓምን ፡ እይ ፤ ርሱ ፡ ከጌታዬ ፡ ከንጉሡ ፡ ጋራ ፡ ይለፍ ፡ ደስ ፡ የሚያሠኝኸንም ፡ ለርሱ ፡ አድርግ ።

38 ፤ ንጉሡም ፡- ከመዓም ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ይለፍ ፡ ደስ ፡ የሚያሠኝኸንም ፡ አደርግለታለኸ ፤ አንተም ፡ ከእኔ ፡ የምትሻውን ፡ ኸሉ ፡ አደርግልኸለኸ ፡ አለው ።

39 ፤ ሕዝቡም ፡ ኸሉ ፡ ዮርዳኖስን ፡ ተሻገረ ፡ ንጉሡም ፡ ተሻገረ ፤ ንጉሡም ፡ ቤርዜሊን ፡ ሳመው ፡ መረቀውም ፤ ወደ ፡ ስፍራውም ፡ ተመለሰ ።

40 ፤ ንጉሡም ፡ ወደ ፡ ገልገላ ፡ ተሻገረ ፡ ከመዓምም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ኼደ ፤ የይሁዳም ፡ ሕዝብ ፡ ኸሉ ፡ ደግሞም ፡ የእስራኤል ፡ ሕዝብ ፡ እኩሌታ ፡ ንጉሡን ፡ አሻገረው ።

41 ፤ እንሆም ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ኸሉ ፡ ወደ ፡ ንጉሥ ፡ መጡ ፡ ንጉሡንም ፡- ወንድሞቻችን ፡ የይሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ለምን ፡ ሰረቁኸ ። ንጉሡንም ፡ ቤተ ፡ ሰቡንም ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የዳዊትን ፡ ሰዎች ፡ ኸሉ ፡ ዮርዳኖስን ፡ አሻገሩ ። አሉት ።

42 ፤ የይሁዳም ፡ ሰዎች ፡ ኸሉ ፡ ለእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ መልሰው ፡- ንጉሡ ፡ ለእኛ ፡ ቅርባችን ፡ ነው ፤ ስለ ፡ ምን ፡ በዚህ ፡ ነገር ፡ ትቈጣላችኹ ። በእውኑ ፡ ከንጉሡ ፡ አንዳች ፡ በልተናልን ። ወይስ ፡ ርሱ ፡ በረከት ፡ ሰጥቶናልን ። አሉ ።

43 ፤ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ለይሁዳ ፡ ሰዎች ፡ መልሰው ፡- በንጉሡ ፡ ዘንድ ፡ ለእኛ ፡ ዐሥር ፡ ክፍል ፡ አለን ፡ በዳዊትም ፡ ዘንድ ፡ ደግሞ ፡ ከእናንተ ፡ ይልቅ ፡ ሙብት ፡ አለን ፤ ስለ ፡ ምን ፡ ናታችኹን ። ስለ ፡ ምንስ ፡

ንጉሣችንን : ለመመለስ : ቀድሞ : ምክር : አልጠየቃችኹንም ፡ አሉ ። የይሁዳም : ሰዎች : ቃል : ከእስራኤል : ሰዎች : ቃል : ይልቅ : ጠነከረ ።

መጽሐፈ : ሳሙኤል : ካልዕ ፥ ምዕራፍ : 20 ።

ምዕራፍ : 20 ።

1 ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ፤ አንድ ፡ ብንደማዊ ፡ የቢክሪ ፡ ልጅ ፡ ስሙ ፡ ሳቤዔ ፡ የሚባል ፡ ምናምንቴ ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ ርሱም ፡— ከዳዊት ፡ ዘንድ ፡ ዕድል ፡ ፈንታ ፡ የለንም ፤ ከእቤይም ፡ ልጅ ፡ ዘንድ ፡ ርስት ፡ የለንም ፤ እስራኤል ፡ ሆይ ፡ እያንዳንድኸ ፡ ወደ ፡ ድንኳንኸ ፡ ተመለስ ፡ ብሎ ፡ ቀንደ ፡ መለከት ፡ ነፋ ።

2 ፤ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ኹሉ ፡ ከዳዊት ፡ ተለይተው ፡ የቢክሪን ፡ ልጅ ፡ ሳቤዔን ፡ ተከተሉ ፤ የይሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ ከዮርዳኖስ ፡ ዠጠረው ፡ ኢየሩሳሌም ፡ እስኪደርሱ ፡ ንጉሣቸውን ፡ ተከተሉ ።

3 ፤ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ መጣ ፤ ንጉሡም ፡ ቤቱን ፡ ሊጠብቁ ፡ የተዋቸውን ፡ ዐሥሩን ፡ ቁባቶች ፡ ወስዶ ፡ ለጠባቂ ፡ ሰጣቸው ፡ ቀለብም ፡ ሰጣቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ አልገባም ፤ በቤት ፡ ተዘግተው ፡ እስኪሞቱም ፡ ድረስ ፡ ባልቴቶች ፡ ኾነው ፡ ተቀመጡ ።

4 ፤ ንጉሡም ፡ ዐማሳይን ፡— የይሁዳን ፡ ሰዎች ፡ ኹሉ ፡ በሦስት ፡ ቀን ፡ ውስጥ ፡ ጥራልኝ ፡ አንተም ፡ ዐብረኽ ፡ በዚህ ፡ ኹን ፡ አለው ።

5 ፤ ዐማሳይም ፡ የይሁዳን ፡ ሰዎች ፡ ኹሉ ፡ ይጠራ ፡ ዘንድ ፡ ኹደ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ርሱ ፡ የተቀጠረውን ፡ ቀን ፡ አሳልፎ ፡ ዘገየ ።

6 ፤ ዳዊትም ፡ አቢሳን ፡— አኹን ፡ ከአቤሌሎም ፡ ይልቅ ፡ የሚገቡዳን ፡ የቢክሪ ፡ ልጅ ፡ ሳቤዔ ፡ ነው ፤ ርሱ ፡ የተመሸጉትን ፡ ከተማዎች ፡ አግኝቶ ፡ ከዐይናችን ፡ እንዳያመልጥ ፡ አንተ ፡ የጌታኸን ፡ ባሪያዎች ፡ ወስደኽ ፡ አሳደው ፡ አለው ።

7 ፤ አቢሳንም ፡ ተከትለው ፡ የኢዮአብ ፡ ሰዎች ፡ ከሊታውያንም ፡ ፈሊታውያንም ፡ ጎደላንም ፡ ኹሉ ፡ ኹዱ ፤ የቢክሪንም ፡ ልጅ ፡ ሳቤዔን ፡ ለማሳደድ ፡ ከኢየሩሳሌም ፡ ወጡ ።

8 ፤ በገባዎንም ፡ ወዳለው ፡ ወደ ፡ ታላቁ ፡ ድንጋይ ፡ በደረሱ ፡ ጊዜ ፡ ዐማሳይ ፡ ሊገናኛቸው ፡ መጣ ፤ ኢዮአብም ፡ የሰልፍ ፡ ልብስ ፡ ለብሶ ፡ ነበር ፤ በላዩም ፡ መታጠቂያ ፡ ነበረ ፤ በወገቡም ፡ ላይ ፡ ሰገባ ፡ ያለው ፡ ሰይፍ ፡ ታጥቆ ፡ ነበር ፤ ርሱም ፡ ሲራመድ ፡ ሰይፍ ፡ ወደቀ ።

9 ፤ ኢዮአብም ፡ ዐማሳይን ፡— ወንድሜ ፡ ሆይ ፡ ደኅና ፡ ነኸን ፡ አለው ፡ ኢዮአብም ፡ ዐማሳይን ፡ የሚስም ፡ መስሎ ፡ በቀን ፡ እጁ ፡ ጢሙን ፡ ያዘው ።

10 ፤ ዐማሳይ ፡ ግን ፡ በኢዮአብ ፡ እጅ ፡ ከነበረው ፡ ሰይፍ ፡ አልተጠነቀቀም ፡ ነበር ፤ ኢዮአብም ፡ ሆዱን ፡ ወጋው ፡ አንዠቱንም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ዘረገፈው ፤ ኹለተኛም ፡ አልወጋውም ፡ ሞተም ። ኢዮአብና ፡ ወንድሙ ፡ አቢሳ ፡ የቢክሪን ፡ ልጅ ፡ ሳቤዔን ፡ አሳደዱ ።

11 ፤ ከኢዮአብም ፡ ብላቴናዎች ፡ አንዱ ፡ በዐማሳይ ፡ ሬሳ ፡ አጠገብ ፡ ቆሞ ፡— ለኢዮአብ ፡ ወዳጅ ፡ የሚኾን ፡ ለዳዊትም ፡ የኾነ ፡ ኹሉ ፡ ኢዮአብን ፡ ይከተል ፡ ይል ፡ ነበር ።

12 ፤ ዐማሳይም ፡ በመንገድ ፡ መካከል ፡ ወድቆ ፡ በደሙ ፡ ላይ ፡ ይንከባለል ፡ ነበር ፤ ያም ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ የሚመጣ ፡ ኹሉ ፡ ሲቆም ፡ አይቷልና ፡ ሕዝቡ ፡ ኹሉ ፡ እንደ ፡ ቆመ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ ዐማሳይን ፡ ከመንገድ ፡ ላይ ፡ ወደ ፡ ዕርሻ ፡ ውስጥ ፡ ፈቀቅ ፡ አደረገው ፡ በልብስም ፡ ከደነው ።

13 ፤ ከመንገድ ፡ ራቅ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ ሕዝቡ ፡ ኹሉ ፡ የቢክሪን ፡ ልጅ ፡ ሳቤዔን ፡ ለማሳደድ ፡ ኢዮአብን ፡ ተከትሎ ፡ ያልፍ ፡ ነበር ።

14 ፤ ርሱ ፡ ግን ፡ ከእስራኤል ፡ ነገድ ፡ ኹሉ ፡ ወደ ፡ አቤል ፡ ወደ ፡ ቤትመዓካ ፡ ወደ ፡ ቤሪም ፡ ኹሉ ፡ ዐለፈ ፤ ሰዎችም ፡ ደግሞ ፡ ተሰብስበው ፡ ተከተሉት ።

15 ፤ በቤትመዓካ ፡ ባለ ፡ በአቤልም ፡ መጥተው ፡ ከበቡት ፡ በከተማዬቱም ፡ ላይ ፡ እስከ ፡ ቅጥሯ ፡ ድረስ ፡ የዐፈርን ፡ ድልድል ፡ ደለደሉ ፤ ቅጥሩንም ፡ ያፈርሱ ፡ ዘንድ ፡ ከኢዮአብ ፡ ጋራ ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ ኹሉ ፡ ይደባደቡ ፡ ነበር ።

16 ፤ ከከተማዬቱም ፡ አንዲት ፡ ብልጎተኛ ፡ ሴት ። ስሙ ፡ ስሙ ፤ ኢዮአብንም ፡- እነግርኸ ፡ ዘንድ ፡ ወደዚህ ፡ ቅረብ ፡ በሉት ፡ ስትል ፡ ጮኸኝ ።

17 ፤ ወደ ፡ ርሷም ፡ ቀረበ ፤ ሴቲቱም ፡- ኢዮአብ ፡ አንተ ፡ ነኸን ፡ አለኝ ። ርሱም ፡- እኔ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ መለሰላት ። ርሷም ፡- የባሪያኸን ፡ ቃል ፡ ስማ ፡ አለኛው ። ርሱም ፡- እሰማለኸ ፡ አላት ።

18 ፤ ርሷም ፡- ቀድሞ ፡- የሚጠይቅ ፡ በአቤል ፡ ዘንድ ፡ ይጠይቅ ፡ ይባል ፡ ነበር ፤ እንዲሁም ፡ ነገሩ ፡ ይፈጸም ፡ ነበር ።

19 ፤ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ ሰላምንና ፡ እውነትን ፡ ከሚወዱ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፤ አንተ ፡ በእስራኤል ፡ ያለኛውን ፡ ከተማና ፡ እናት ፡ ለማፍረስ ፡ ትሻለኸ ፤ ስለ ፡ ምንስ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ርስት ፡ ትውጣለኸ ፡ ብላ ፡ ተናገረች ።

20 ፤ ኢዮአብም ፡ መልሶ ፡- ይህ ፡ መዋጥና ፡ ማጥፋት ፡ ከእኔ ፡ ይራቅ ፤

21 ፤ ነገሩ ፡ እንዲህ ፡ አይደለም ፤ ከተራራማው ፡ ከኤፍሬም ፡ አገር ፡ የሚኾን ፡ የቤክሪ ፡ ልጅ ፡ ሳቤዔ ፡ የሚባል ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ በንጉሡ ፡ በዳዊት ፡ ላይ ፡ እጁን ፡ አነሣ ፤ ርሱን ፡ ብቻውን ፡ ስጡኝ ፤ እኔም ፡ ከከተማዬቱ ፡ እርቃለኸ ፡ አላት ። ሴቲቱም ፡ ኢዮአብን ፡- እንሆ ፡ ራሱ ፡ ከቅጥር ፡ ላይ ፡ ይጣልልኸል ፡ አለኛው ።

22 ፤ ሴቲቱም ፡ በብልጎቷ ፡ ወደ ፡ ሕዝቡ ፡ ኸሉ ፡ ኸደኝ ፤ እነርሱም ፡ የቤክሪን ፡ ልጅ ፡ የሳቤዔን ፡ ራስ ፡ ቈርጠው ፡ ወደ ፡ ኢዮአብ ፡ ጣሉት ። ርሱም ፡ ቀንደ ፡ መለከቱን ፡ ነፋ ፡ ሰውም ፡ ኸሉ ፡ ከከተማዬቱ ፡ ርቆ ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ ድንኳኑ ፡ ኸደ ። ኢዮአብም ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ተመለሰ ።

23 ፤ ኢዮአብም ፡ በእስራኤል ፡ ሰራዊት ፡ ኸሉ ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ ነበር ፤ የዩዳም ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡ በከሊታውያን ፡ በፈሊታውያን ፡ ላይ ፡ ነበረ ፤

24 ፤ አዶኒራምም ፡ ግብር ፡ አስገባሪ ፡ ነበረ ፤ የአኒሉድም ፡ ልጅ ፡ ኢዮሳፍጥ ፡ ታሪክ ፡ ጸሐፊ ፡ ነበረ ፤

25 ፤ ሱሳም ፡ ጸሐፊ ፡ ነበረ ፤ ሳዶቅና ፡ አብያታርም ፡ ካህናት ፡ ነበሩ ፤

26 ፤ የኢያዕር ፡ ሰውም ፡ ዒራስ¹⁵⁵ ፡ ለዳዊት ፡ አማካሪ ፡ ነበረ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 21 ።

ምዕራፍ ፡ 21 ።

1 ፤ በዳዊትም ፡ ዘመን ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ያኸል ፡ ቀጥሎ ፡ ራብ ፡ ኾነ ፤ ዳዊትም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ፊት ፡ ጠየቀ ። እግዚአብሔርም ፡- የገባዎንን ፡ ሰዎች ፡ ስለ ፡ ገደለ ፡ በሳኦልና ፡ በቤቱ ፡ ላይ ፡ ደም ፡ አለበት ፡ አለ ።

2 ፤ ንጉሡም ፡ የገባዎንን ፡ ሰዎች ፡ ጠራ ፤ የገባዎን ፡ ሰዎችም ፡ ከአሞራውያን ፡ የተረፉ ፡ ነበሩ ፡ እንጂ ፡ ከእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ወገን ፡ አልነበሩም ፤ የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ምለውላቸው ፡ ነበር ፤ ሳኦል ፡ ግን ፡ ለእስራኤል ፡ ልጆችና ፡ ለይሁዳ ፡ ስለ ፡ ቀና ፡ ሊገድላቸው ፡ ወዶ ፡ ነበር ።

3 ፤ ዳዊትም ፡ የገባዎንን ፡ ሰዎች ፡- የእግዚአብሔርን ፡ ርስት ፡ ትባርኩ ፡ ዘንድ ፡ ምን ፡ ላድርግላችኸ ፡ ማስተስረያውስ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አላቸው ።

4 ፤ የገባዎን ፡ ሰዎችም ፡- በእኛና ፡ በሳኦል ፡ ወይም ፡ በእኛና ፡ በቤቱ ፡ መካከል ፡ ያለው ፡ የብርና ፡ የወርቅ ፡ ነገር ፡ አይደለም ፤ ከእስራኤልም ፡ ወገን ፡ እኛ ፡ የምንገድለው ፡ የለም ፡ አሉት ። ርሱም ፡- የምትናገሩትን ፡ አደርግላችኋለኸ ፡ አለ ።

5 ፤ ንጉሡንም ፡- እኛን ፡ ካጠፋ ፡ በእስራኤልም ፡ ዳርቻ ፡ ኸሉ ፡ እንዳንቀመጥ ፡ መፍረሳችንን ፡

6 ፤ ካሰበው ፡ ሰው ፡ ልጆች ፡ ሰባት ፡ ሰዎች ፡ አሳልፈኸ ፡ ስጠንና ፡ ከእግዚአብሔር ፡ በተመረጠው ፡ በሳኦል ፡ አገር ፡ በጊብዓ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እንሰቅላቸዋለን ፡ አሉት ። ንጉሡም ፡- እሰማችኋለኸ ፡ አለ ።

7 ፤ ንጉሡም ፡ በሳኦል ፡ ልጅ ፡ በዮናታንና ፡ በዳዊት ፡ መካከል ፡ ስለነበረው ፡ ስለእግዚአብሔር ፡ መሐላ ፡ የሳኦልን ፡ ልጅ ፡ የዮናታንን ፡ ልጅ ፡ ሜምፊሶስቴን ፡ አዳነ ።

155 ዕብ. ፡ ዒዶራ ።

8 ፤ ንጉሡም ፡ ለሳኦል ፡ የወለደቻቸውን ፡ የኢዮሄል ፡ ልጅ ፡ የሪጽፋን ፡ ኹለቱን ፡ ልጆች ፡ ሄርሞንንና ፡ ሜምሬቦስቴን ፡ ለመሐላታዊውም ፡ ለቤርዜሊ ፡ ልጅ ፡ ለኤስድራኤል ፡ የወለደቻቸውን ፡ የሳኦልን ፡ ልጅ ፡ የሜሮብን ፡ ዐምስቱን ፡ ልጆች ፡ ወሰደ ፡

9 ፤ ለገባዎንም ፡ ሰዎች ፡ እጅ ፡ አላልፎ ፡ ሰጣቸው ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ በተራራው ፡ ላይ ፡ ሰቀሏቸው ፡ ሰባቱም ፡ በአንድነት ፡ ወደቁ ፤ እኸል ፡ በሚታጨድበት ፡ ወራት ፡ በገብሱ ፡ መከር ፡ መገመሪያ ፡ ተገደሉ ።

10 ፤ የኢዮሄልም ፡ ልጅ ፡ ሪጽፋ ፡ ማቅ ፡ ወስዳ ፡ ከመከር ፡ ወራት ፡ ገምሮ ፡ ዝናብ ፡ ከሰማይ ፡ እስከዘንብ ፡ ድረስ ፡ በድንጋይ ፡ ላይ ፡ ዘረጋቸው ፤ በቀንም ፡ ወፎች ፡ በሌሊትም ፡ አራዊት ፡ ያርፉባቸው ፡ ዘንድ ፡ አልተወችም ።

11 ፤ የሳኦልም ፡ ቁባት ፡ የኢዮሄል ፡ ልጅ ፡ ሪጽፋ ፡ ያደረገቸውን ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ።

12 ፤ ዳዊትም ፡ ኹደ ፡ ሳኦልንም ፡ በገልቦዓ ፡ በገደሉ ፡ ጊዜ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ከሰቀሏቸው ፡ ስፍራ ፡ ከቤትሳን ፡ አደባባይ ፡ ከሰረቁት ፡ ከኢያቤስ ፡ ገለጻድ ፡ ሰዎች ፡ የሳኦልንና ፡ የልጁን ፡ የዮናታንን ፡ ዐጥንት ፡ ወሰደ ፤

13 ፤ ከዚያም ፡ የሳኦልንና ፡ የልጁን ፡ የዮናታንን ፡ ዐጥንት ፡ ይዞ ፡ መጣ ፤ የተሰቀሉትንም ፡ ሰዎች ፡ ዐጥንት ፡ ሰበሰቡ ።

14 ፤ የሳኦልንና ፡ የልጁን ፡ የዮናታንን ፡ ዐጥንት ፡ በብንደም ፡ አገር ፡ በጼላ ፡ በአባቱ ፡ በቂስ ፡ መቃብር ፡ ቀበሩት ፤ ንጉሡም ፡ ያዘዘውን ፡ ኹሉ ፡ አደረጉ ። ከዚያም ፡ በኳላ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስለ ፡ አገሩ ፡ የተለመነውን ፡ ሰማ ።

15 ፤ በፍልስጥኤማውያንና ፡ በእስራኤልም ፡ መካከል ፡ ደግሞ ፡ ሰልፍ ፡ ነበረ ፤ ዳዊትም ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ ባሪያዎቹ ፡ ወረዱ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ጋራ ፡ ተዋጉ ፤ ዳዊትም ፡ ደከመ ።

16 ፤ ከራፋይም ፡ ወገን ፡ የነበረው ፡ ይሸቢብኖብ ፡ ዳዊትን ፡ ይገድል ፡ ዘንድ ፡ ዐሰበ ፤ የጦሩም ፡ ሚዛን ፡ ክብደት ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሰቅል ፡ ናስ ፡ ነበረ ፤ ዐዲስም ፡ የጦር ፡ መሣሪያ ፡ ታጥቆ ፡ ነበር ።

17 ፤ የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ አቢሳ ፡ አዳነው ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ መቶ ፡ ገደለው ። ያን ፡ ጊዜም ፡ የዳዊት ፡ ሰዎች ፡ አንተ ፡ የእስራኤልን ፡ መብራት ፡ እንዳታጠፋ ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ ከእኛ ፡ ጋራ ፡ ለሰልፍ ፡ አትወጣም ፡ ብለው ፡ ማሉለት ።

18 ፤ ከዚህም ፡ በኳላ ፡ እንደ ፡ ገና ፡ በጎብ ፡ ላይ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋራ ፡ ሰልፍ ፡ ኾነ ፡ ከሳታዊውም ፡ ሴቦካይ ፡ ከራፋይም ፡ ወገን ፡ የነበረውን ፡ ላፍን ፡ ገደለ ።

19 ፤ ደግሞም ፡ በጎብ ፡ ላይ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋራ ፡ ሰልፍ ፡ ነበረ ፤ የቤተ ፡ ልሔማዊውም ፡ የየዓሬአርጊም ፡ ልጅ ፡ ኤልያናን ፡ የጦሩ ፡ የቦ ፡ እንደ ፡ ሸማኔ ፡ መጠቅለያ ፡ የነበረውን ፡ የጌት ፡ ሰው ፡ ጎልያድን ፡ ገደለ ።

20 ፤ ደግሞም ፡ በጌት ፡ ላይ ፡ ሰልፍ ፡ ኾነ ፤ በዚያም ፡ በእጁና ፡ በእግሩ ፡ ስድስት ፡ ስድስት ፡ ኹላኹሉ ፡ ኻያ ፡ አራት ፡ ጣቶች ፡ የነበሩት ፡ አንድ ፡ ረሻቸው ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ ርሱ ፡ ደግሞ ፡ ከራፋይም ፡ የተወለደ ፡ ነበረ ።

21 ፤ እስራኤልንም ፡ በተገዳደረ ፡ ጊዜ ፡ የዳዊት ፡ ወንድም ፡ የሳማ ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡ ገደለው ።

22 ፤ እነዚያም ፡ አራቱ ፡ በጌት ፡ ውስጥ ፡ ከራፋይም ፡ የተወለዱ ፡ ነበሩ ፤ በዳዊትም ፡ እጅ ፡ በባሪያዎቹም ፡ እጅ ፡ ወደቁ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 22 ።

ምዕራፍ ፡ 22 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ ከሳኦል ፡ እጅና ፡ ከጠላቶቹ ፡ እጅ ፡ ኹሉ ፡ ባዳነው ፡ ቀን ፡ የዚህን ፡ ቅኔ ፡ ቃል ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ተናገረ ።

2 ፤ እንዲህም ፡ አለ ፡- እግዚአብሔር ፡ አለቴ ፤ ዐምባዬ ፤ መድኅኒቴ ፡ ነው ፤

3 ፤ እግዚአብሔር ፡ ጠባቂዬ ፡ ነው ፤ በርሱም ፡ እታመናለኸ ፤ ጋሻዬና ፡ የረድኤቴ ፡ ቀንድ ፤ መጠጊያዬና ፡ መሸሸጊያዬ ፤ መድኅኒቴ ፡ ሆይ ፤ ከግፍ ፡ ሥራ ፡ ታድነኛለኸ ።

4 ፤ ምስጋና ፡ የሚገባውን ፡ እግዚአብሔርን ፡ እጠራለኸ ፤ ከጠላቶቼም ፡ እድናለኸ ።

5 ፤ የሞት ፡ ጣር ፡ ያዘኝ ፤ የዐመፅ ፡ ፈላሽም ፡ አስፈራኝ ፤

- 6 ፤ የሲኦል ፡ ጣር ፡ ከበበኝ ፤ የሞት ፡ ወጥመድ ፡ ደረሰብኝ ።
- 7 ፤ በጨነቀኝ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠራኸት ፡ ወደ ፡ አምላኬም ፡ ጮኸኸኩ ፤ ከመቅደሱም ፡ ቃሌን ፡ ሰማኝ ፡ ጨኸቴም ፡ በፊቱ ፡ ወደ ፡ ገረኛው ፡ ገባ ።
- 8 ፤ ምድርም ፡ ተንቀጠቀጠች ፡ ተናወጠችም ፡ የሰማዮችም ፡ መሠረቶች ፡ ተነቃነቁ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ተቈጥቷልና ፡ ተንቀጠቀጡ ።
- 9 ፤ ከቀጣው ፡ ጢስ ፡ ወጣ ፡ ከአፉም ፡ የሚበላ ፡ እሳት ፡ ነደደ ፤ ፍምም ፡ ከርሱ ፡ በራ ።
- 10 ፤ ሰማዮችን ፡ ዝቅ ፡ ዝቅ ፡ አደረገ ፡ ወረደም ፤ ጨለማም ፡ ከእግሩ ፡ በታች ፡ ነበረ ።
- 11 ፤ በኪሩብም ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ በረረ ፤ በነፋስም ፡ ክንፍ ፡ ኾኖ ፡ ታየ ፤
- 12 ፤ መሰወሪያውን ፡ ጨለማ ፡ በዙሪያውም ፡ የነበረውን ፡ ድንኳን ፡ በደመና ፡ ውስጥ ፡ የነበረ ፡ የጨለማ ፡ ውሃ ፡ አደረገ ።
- 13 ፤ በፊቱም ፡ ካለው ፡ ብርሃን ፡ የተነሣ ፡ ፍም ፡ ተቃጠለ ።
- 14 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከሰማያት ፡ አንጐደጐደ ፡ ልዑልም ፡ ቃሉን ፡ ሰጠ ፤
- 15 ፤ ፍላጻውን ፡ ላከ ፡ በተናቸውም ፡ መብረቆችን ፡ ላከ ፡ አወካቸውም ።
- 16 ፤ ከእግዚአብሔር ፡ ዘለፋ ፡ ከመዓቱም ፡ መንፈስ ፡ እስትንፋስ ፡ የተነሣ ፡ የባሕር ፡ ፈሳሾች ፡ ታዩ ፡ የዓለም ፡ መሠረቶችም ፡ ተገለጡ ።
- 17 ፤ ከላይ ፡ ሰደደ ፡ ወሰደኝም ፤ ከብዙ ፡ ውሃዎችም ፡ አወጣኝ ።
- 18 ፤ ከብርቱዎች ፡ ጠላቶቼ ፡ ከሚጠሉኝም ፡ አዳኝ ፤ በርትተውብኝ ፡ ነበርና ።
- 19 ፤ በመከራዬ ፡ ቀን ፡ ደረሰብኝ ፤ እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ደገፋዬ ፡ ኾነ ።
- 20 ፤ ወደ ፡ ሰፊ ፡ ስፍራም ፡ አወጣኝ ፤ ወጾኛልና ፡ አዳኝ ።
- 21 ፤ እግዚአብሔር ፡ እንደ ፡ ጽድቄ ፡ ይከፍለኛል ፤ እንደ ፡ እጄ ፡ ንጽሕና ፡ ይመልስልኛል ፤
- 22 ፤ የእግዚአብሔርን ፡ መንገድ ፡ ጠብቄያለኸኝና ፡ በአምላኬም ፡ አላመፀኸምና ።
- 23 ፤ ፍርዱ ፡ ኾሉ ፡ በፊቱ ፡ ነበረና ፤ ከሥርዐቱም ፡ አልራቅኸምና ።
- 24 ፤ በርሱ ፡ ዘንድ ፡ ቅን ፡ ነበርኸኩ ፡ ከኅጢአቴም ፡ ተጠበቅኸኩ ።
- 25 ፤ እግዚአብሔርም ፡ እንደ ፡ ጽድቄ ፡ እንደ ፡ እጄም ፡ ንጽሕና ፡ በዐይኖቼ ፡ ፊት ፡ መለሰልኝ ።
- 26 ፤ ከቸር ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ ቸር ፡ ኾነኸኝ ፡ ትገኛለኸኝ ፤ ከቅን ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ ቅን ፡ ኾነኸኝ ፡ ትገኛለኸኝ ፤
- 27 ፤ ከንጹሕ ፡ ጋራ ፡ ንጹሕ ፡ ኾነኸኝ ፡ ትገኛለኸኝ ፤ ከጠማማም ፡ ጋራ ፡ ጠማማ ፡ ኾነኸኝ ፡ ትገኛለኸኝ ።
- 28 ፤ አንተ ፡ የተጠቃውን ፡ ሕዝብ ፡ ታድናለኸኝና ፤ የትዕቢተኛዎችን ፡ ዐይን ፡ ግን ፡ ታዋርዳለኸኝ ።
- 29 ፤ አቤቱ ፡ አንተ ፡ መብራቱ ፡ ነኸና ፤ እግዚአብሔርም ፡ ጨለማዬን ፡ ያበራል ።
- 30 ፤ ባንተ ፡ ኅይል ፡ በጭፍራ ፡ ላይ ፡ እሮጣለኸኝና ፤ በአምላኬም ፡ ቅጥሩን ፡ እዘላለኸኝና ።
- 31 ፤ የአምላክ ፡ መንገድ ፡ ፍጹም ፡ ነው ፤ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ የነጠረ ፡ ነው ፤ በርሱ ፡ ለሚታመኑት ፡ ኾሉ ፡ ጋሻ ፡ ነው ።
- 32 ፤ ከእግዚአብሔር ፡ በቀር ፡ አምላክ ፡ ማን ፡ ነው ። ከአምላካችንስ ፡ በቀር ፡ ዐምባ ፡ ማን ፡ ነው ።
- 33 ፤ ኅይልን ፡ የሚያስታጥቀኝ ፡ መንገዴንም ፡ የሚያቃና ፡
- 34 ፤ እግሮቼን ፡ እንደ ፡ ብሔር ፡ እግሮች ፡ የሚያበረታ ፡ በከብረብታዎችም ፡ የሚያቆመኝ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ።

- 35 ፤ እጆቼን : ሰልፍ : ያስተምራል ፤ በክንዴም : የናስ : ቀስት : እገትራለኸኝ ።
- 36 ፤ የማዳንኸንም : ጋሻ : ሰጠኸኝ ፤ ተግሣጽኸንም : አሳደገኝ ።
- 37 ፤ አረማመዴን : በበታቼ : አሰፋኸኝ ፤ እግርቼም : አልተንሸራተቱም ።
- 38 ፤ ጠላቶቼን : አሳድዳቸዋለኸኝ ፤ አጠፋቸውማለኸኝ ፤ እስካጠፋቸውም : ድረስ : አልመለስም ።
- 39 ፤ አስጨንቃቸዋለኸኝ : መቆምም : አይችሉም ፤ ከእግራም : በታች : ይወድቃሉ ።
- 40 ፤ ለሰልፍም : ጎይልን : ታስታጥቀኛለኸኝ ፤ በላዬ : የቆሙትን : በበታቼ : ታስገዛቸዋለኸኝ ።
- 41 ፤ የጠላቶቼን : ዠርባ : ሰጠኸኝ ፤ የሚጠሉኝንም : አጠፋኸቸው ።
- 42 ፤ ጮኸኝ ፤ የሚረዳቸውም : አልነበረም ፤ ወደ : እግዚአብሔር : ጮኸኝ ፤ አልሰማቸውምም ።
- 43 ፤ እንደምድር : ትቢያ : ፈጨኸኝቸው ፤ እንደ : አደባባይም : ጭቃ : ረገጥኸኝቸው ፤ ደቀደቅኸኝቸውም ።
- 44 ፤ ከሕዝብ : ክርክር : ታድነኛለኸኝ ፤ የአሕዛብም : ራስ : አድርገኸኝ : ትሾመኛለኸኝ ፤ የማላውቀው : ሕዝብም : ይገዛልኛል ።
- 45 ፤ የባዕድ : ልጆች : ደለሉኝ ፤ በገርሮ : ስምተው : ተገዙልኝ ።
- 46 ፤ የባዕድ : ልጆች : እየጠፉ : ይኼዳሉ ፤ ከተዘጉ : ስፍሮች : እየተንቀጠቀጡ : ይወጣሉ ።
- 47 ፤ እግዚአብሔር : ሕያው : ነው ፤ ጠባቂዬም : በሩክ : ነው ፤ የመድኃኒቴ : ጠባቂ : አምላኬ : ከፍ : ከፍ : ይበል ፤
- 48 ፤ በቀሌን : የሚመልስልኝ ፤ አምላክ ፤ አሕዛብን : በበታቼ : የሚያስገዛ ፤
- 49 ፤ ከጠላቶቼ : የሚያወጣኝ : ርሱ : ነው ፤ በእኔም : ላይ : ከቆሙ : ከፍ : ከፍ : ታደርገኛለኸኝ ፤ ከግፈኛ : ሰው : ታድነኛለኸኝ ።
- 50 ፤ አቤቱ ፤ ስለዚህ : በአሕዛብ : ዘንድ : አመሰግንኻለኸኝ ፤ ለስምኸንም : እዘምራለኸኝ ።
- 51 ፤ የንጉሡን : መድኃኒት : ታላቅ : ያደርጋል ፤ ቸርነቱንም : ለቀባው ፤ ለዳዊትና ፤ ለዘሩ ፤ ለዘለዓለም : ይሰጣል ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 23 ።

ምዕራፍ ፡ 23 ።

- 1 ፤ የዳዊትም : የመጨረሻ ፤ ቃሉ : ይህ ፤ ነው ። ከፍ : ከፍ : የተደረገው ፤ በያዕቆብም : አምላክ ፤ የተቀባው ፤ በእስራኤል ፤ ዘንድ ፤ መልካም ፤ ባለቅኔ ፤ የኾነ ፤ የእሴይ ፤ ልጅ ፤ የዳዊት ፤ ንግግር ፤
- 2 ፤ የእግዚአብሔር ፤ መንፈስ ፤ በእኔ ፤ ተናገረ ፤ ቃሉም ፤ በአንደበቴ ፤ ላይ ፤ ነበረ ።
- 3 ፤ የእስራኤል ፤ አምላክ ፤ ተናገረኝ ፤ የእስራኤል ፤ ጠባቂ ፤ እንዲህ ፤ አለ ፡- በሰው ፤ ላይ ፤ በጽድቅ ፤ የሚሠለጥን ፤ በእግዚአብሔርም ፤ ፍርሀት ፤ የሚነግሥ ፤
- 4 ፤ ርሱ ፤ እንደ ፤ ማለዳ ፤ ብርሃን ፤ እንደ ፤ ፀሐይ ፤ አወጣጥ ፤ በጧትም ፤ ያለ ፤ ደመና ፤ እንደሚደምቅ ፤ ከዝናብ ፤ በኳላ ፤ ከምድር ፤ እንደሚበቅል ፤ ልምላሜ ፤ ይኾናል ።
- 5 ፤ በእውኑ ፤ ቤቴ ፤ በእግዚአብሔር ፤ ዘንድ ፤ እንዲሁ ፤ አይደለምን ፤ ከእኔም ፤ ጋራ ፤ በኸሉ ፤ ነገር ፤ ቅንና ፤ ጽኑ ፤ የኾነውን ፤ የዘለዓለም ፤ ቃል ፤ ኪዳን ፤ አድርጓል ፤ መድኃኒቴንና ፤ ፈቃዴን ፤ ኸሉ ፤ ያበቅላል ።
- 6 ፤ በመፀኛዎች ፤ ኸሉ ፤ ግን ፤ ሰው ፤ በእጁ ፤ እንደማይዘው ፤ እንደተጣለ ፤ ሾኸ ፤ ናቸው ።
- 7 ፤ ማናቸውም ፤ ሰው ፤ ይነካው ፤ ዘንድ ፤ ቢወደድ ፤ በእጁ ፤ ብረትና ፤ የጦሩን ፤ የቦ ፤ ይይዛል ፤ በሥራቸውም ፤ በእሳት ፤ ፈጽሞ ፤ ይቃጠላሉ ።
- 8 ፤ የዳዊት ፤ ጎያላን ፤ ስም ፤ ይህ ፤ ነው ። የአለቃዎች ፤ አለቃ ፤ የኾነ ፤ ከነዓናዊው ፤ ኢያቡስቴ ፤ ነበረ ፤ ርሱም ፤ ጦሩን ፤ አንሥቶ ፤ ስምንት ፤ መቶ ፤ ያኸል ፤ ባንድ ፤ ጊዜ ፤ ገደለ ።

- 9 ፤ ክርሱም ፡ በኪላ ፡ የአሐሐዊው ፡ የዱዲ ፡ ልጅ ፡ ኤልያናን ፡ ነበረ ፤ ለሰልፍ ፡ የተሰበሰቡትን ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ በተገዳደሩ ፡ ጊዜ ፡ ከዳዊት ፡ ጋራ ፡ ከሦስቱ ፡ ጎያላን ፡ አንዱ ፡ ርሱ ፡ ነበረ ፤ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ተመለሱ ።
- 10 ፤ ርሱ ፡ ግን ፡ ተነሥቶ ፡ እጁ ፡ እስኪደክምና ፡ ከሰይፍ ፡ ጋራ ፡ እስኪጣበቅ ፡ ድረስ ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ መታ ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ እግዚአብሔር ፡ ታላቅ ፡ መድኅኒት ፡ አደረገ ፤ ሕዝቡም ፡ ክርሱ ፡ በኪላ ፡ ምርኮ ፡ ለመግፈፍ ፡ ብቻ ፡ ተመለሱ ።
- 11 ፤ ክርሱም ፡ በኪላ ፡ የአሮዳዊው ፡ የአጌ ፡ ልጅ ፡ ሳማ ፡ ነበረ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ምስር ፡ በሞላበት ፡ ዕርሻ ፡ በአንድነት ፡ ኾነው ፡ ተከማችተው ፡ ነበር ፤ ሕዝቡም ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ፊት ፡ ሸሹ ።
- 12 ፤ ርሱ ፡ ግን ፡ በዕርሻው ፡ መካከል ፡ ቆሞ ፡ ጠበቀ ፡ ፍልስጥኤማውያንንም ፡ ገደለ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ታላቅ ፡ መድኅኒት ፡ አደረገ ።
- 13 ፤ ከሠላሳውም ፡ አለቃዎች ፡ ሦስቱ ፡ ወርደው ፡ በመከር ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ወደዓይላም ፡ ዋሻ ፡ መጡ ፤ የፍልስጥኤማውያንም ፡ ጭፍራ ፡ በራፋይም ፡ ሸለቆ ፡ ሰፍሮ ፡ ነበር ።
- 14 ፤ በዚያ ፡ ጊዜም ፡ ዳዊት ፡ በምሽጉ ፡ ውስጥ ፡ ነበረ ፡ የፍልስጥኤማውያንም ፡ ጭፍራ ፡ በዚያ ፡ ጊዜ ፡ በቤተ ፡ ልሔም ፡ ነበረ ።
- 15 ፤ ዳዊትም ፡- በበሩ ፡ አጠገብ ፡ ካለችው ፡ ከቤተ ፡ ልሔም ፡ ምንጭ ፡ ውሃ ፡ ማን ፡ ባጠጣኝ ፡ ብሎ ፡ ተመኘ ።
- 16 ፤ ሦስቱም ፡ ጎያላን ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ ሰራዊት ፡ ቀደው ፡ ኼዱ ፡ በበሩም ፡ አጠገብ ፡ ካለችው ፡ ከቤተ ፡ ልሔም ፡ ምንጭ ፡ ውሃ ፡ ቀዱ ፡ ይዘውም ፡ ለዳዊት ፡ አመጡለት ፤ ርሱ ፡ ግን ፡ ሊጠጣ ፡ አልወደደም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ አፍሶ ፡-
- 17 ፤ አቤቱ ፡ ይህን ፡ አደርግ ፡ ዘንድ ፡ ከእኔ ፡ ይራቅ ፤ በነፍሳቸው ፡ ደፍረው ፡ የኼዱ ፡ ሰዎች ፡ ደም ፡ አይደለምን ፡ ብሎ ፡ ይጠጣ ፡ ዘንድ ፡ አልወደደም ። ሦስቱ ፡ ጎያላን ፡ ያደረጉት ፡ ይህ ፡ ነው ።
- 18 ፤ የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ የኢዮአብ ፡ ወንድም ፡ አቢሳ ፡ የሠላሳው ፡ አለቃ ፡ ነበረ ። ርሱም ፡ ጦሩን ፡ በሦስቱ ፡ መቶ ፡ ላይ ፡ አንሥቶ ፡ ገደላቸው ፤ ስሙም ፡ እንደ ፡ ሦስቱ ፡ ተጠርቶ ፡ ነበር ።
- 19 ፤ ርሱ ፡ በሠላሳው ፡ መካከል ፡ የከበረ ፡ አልነበረምን ፡ ስለዚህ ፡ አለቃቸው ፡ ኾኖ ፡ ነበር ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ሦስቱ ፡ አልደረሰም ።
- 20 ፤ በቀብጽኤል ፡ የነበረው ፡ ታላቅ ፡ ሥራ ፡ ያደረገው ፡ የጽኑዕ ፡ ሰው ፡ የዮዳዌ ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡ የሞጠቀውን ፡ የቀብስኤልን ፡ ኹለት ፡ ልጆች ፡ ገደለ ፤ በመመዳዩም ፡ ወራት ፡ ወርዶ ፡ በጉድጓድ ፡ ውስጥ ፡ አንበሳ ፡ ገደለ ።
- 21 ፤ ረዥሞችም ፡ ግብጻዊ ፡ ሰው ፡ ገደለ ፤ ግብጻዊው ፡ በእጁ ፡ ጦር ፡ ነበረው ፤ በናያስ ፡ ግን ፡ በትር ፡ ይዞ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ወረደ ፡ ከግብጻዊውም ፡ እጅ ፡ ጦሩን ፡ ነቅሎ ፡ በገዛ ፡ ጦሩ ፡ ገደለው ።
- 22 ፤ የዮዳዌ ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡ ያደረገው ፡ ይህ ፡ ነው ፤ ስሙም ፡ እንደ ፡ ሦስቱ ፡ ጎያላን ፡ ተጠርቶ ፡ ነበር ።
- 23 ፤ ከሠላሳውም ፡ ይልቅ ፡ የከበረ ፡ ነበረ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ሦስቱ ፡ አልደረሰም ። ዳዊትም ፡ በክብር ፡ ዘበኛዎቹ ፡ ላይ ፡ ሾመው ።
- 24 ፤ የኢዮአብም ፡ ወንድም ፡ ዐሳሄል ፡ በሠላሳው ፡ መካከል ፡ ነበረ ፡ የቤተ ፡ ልሔም ፡ ሰው ፡ የዱዲ ፡
- 25 ፤ ልጅ ፡ ኤልያናን ፡ አሮዳዊው ፡ ሳማ ፡ ሒሮዳዊው ፡ ኤሊቃ ፡
- 26 ፤ ፈልጣዊው ፡ ሴሌስ ፡ የቴቁሐዊው ፡ የዒስካ ፡ ልጅ ፡ ዒራስ ፡
- 27 ፤ ዓናቶታዊው ፡ አቢዔዜር ፡ ኩሳታዊው ፡ ምቡናይ ፡
- 28 ፤ አሐሐዊው ፡ ጸልሞን ፡ ነጦፋዊው ፡ ኖኤሬ ፡
- 29 ፤ የነጦፋዊው ፡ የበዓና ፡ ልጅ ፡ ሔሌብ ፡ ከብንያም ፡ ወገን ፡
- 30 ፤ ከጊብዓ ፡ የሪባይ ፡ ልጅ ፡ ኢታይ ፡ ጲርዓቶናዊው ፡ በናያስ ፡ የገዓስ ፡ ወንዝ ፡ ሰው ፡ ሂዳይ ፡

- 31 ፤ ዐረባዊው : አቢዓልቦን ፥ በርሐማዊው : ዓዝሞት ፥
- 32 ፤ ሸዓልቦናዊው : ኤሊያሕባ ፥ የአሳን ፥ ልጆች ፥ የናታን ፥
- 33 ፤ አሮዳዊው : ሳማ ፥ የአሮዳዊው : የአራር ፥ ልጅ ፥ አምናን¹⁵⁶ ፥
- 34 ፤ የማዕከታዊው : ልጅ ፥ የአሐስባይ ፥ ልጅ ፥ ኤሌፋላት ፥ የጊሎናዊው ፥ የአኪጦፊል ፥ ልጅ ፥ ኤልያብ ፥
- 35 ፤ ቀርሜሎሳዊው¹⁵⁷ ፥ ሐጽሮ ፥ አርባዊው ፥ ፈዓራይ ፥
- 36 ፤ የሱባ ፥ ሰው ፥ የናታን ፥ ልጅ ፥ ይግአል ፥ ጋዳዊው ፥
- 37 ፤ ባኒ ፥ የጽሩያ ፥ ልጅ ፥ የኢዮአብ ፥ ጋሻ ፥ ዣግሬዎች ፥ አምናዊው ፥ ጼሌቅ ፥ ብኤሮታዊው ፥
- 38 ፤ ነሃራይ ፥ ይትራዊው ፥ ዒራስ ፥ ይትራዊው ፥ ጋሬብ ፥
- 39 ፤ ኬጢያዊው ፥ አርዮ ፤ ኸሉ ፥ በኸሉ ፥ ሠላሳ ፥ ሰባት ፥ ናቸው ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ካልዕ ፥ ምዕራፍ ፡ 24 ። _____

ምዕራፍ ፡ 24 ።

- 1 ፤ ደግሞም ፥ የእግዚአብሔር ፥ ቀጣ ፥ በእስራኤል ፥ ላይ ፥ ነደደ ፥ ዳዊትንም ፡— ኸድ ፥ እስራኤልንና ፥ ይሁዳን ፥ ቀጠር ፥ ብሎ ፥ በላያቸው ፥ አስነሣው ።
- 2 ፤ ንጉሡም ፥ ኢዮአብንና ፥ ከርሱ ፥ ጋራ ፥ የነበሩትን ፥ የሰራዊት ፥ አለቃዎች ። የሕዝቡን ፥ ድምር ፥ ዐውቅ ፥ ዘንድ ፥ ከዳን ፥ ዠምሮ ፥ እስከ ፥ ቤርሳቤሕ ፥ ድረስ ፥ ተመላለሱ ፥ ሕዝቡንም ፥ ቀጠሯቸው ፥ አላቸው ።
- 3 ፤ ኢዮአብም ፥ ንጉሡን ፡— የጌታዬ ፥ የንጉሡ ፥ ዐይን ፥ እያየ ፥ አምላክኸ ፥ እግዚአብሔር ፥ ዛሬ ፥ ካለው ፥ ሕዝብ ፥ መጠን ፥ በላይ ፥ መቶ ፥ ዕጥፍ ፥ ይጨምርበት ፤ ጌታዬ ፥ ንጉሡ ፥ ግን ፥ ይህን ፥ ነገር ፥ ለምን ፥ ይወዳል ። አለው ።
- 4 ፤ ነገር ፥ ግን ፥ የንጉሡ ፥ ቃል ፥ በኢዮአብና ፥ በሰራዊቱ ፥ አለቃዎች ፥ ላይ ፥ አሸነፈ ። ኢዮአብና ፥ የሰራዊቱ ፥ አለቃዎችም ፥ የእስራኤልን ፥ ሕዝብ ፥ ይቈጥሩ ፥ ዘንድ ፥ ከንጉሥ ፥ ዘንድ ፥ ወጡ ።
- 5 ፤ ዮርዳኖስንም ፥ ተሻገሩ ፤ በጋድ ፥ ሸለቆ ፥ መካከል ፥ ባለችው ፥ በኢያዜር ፥ ከተማ ፥ ቀኝ ፥ በኩል ፥ በዐርዔር ፥ ላይ ፥ ሰፈሩ ።
- 6 ፤ ወደ ፥ ገለዓድም ፥ ወደተባሰን ፥ አዳሰይ ፥ አገር ፥ መጡ ፤ ወደ ፥ ዳንዩዳንም ፥ ደረሱ ፥ ወደ ፥ ሲዶናም ፥ ዞሩ ፥
- 7 ፤ ወደጢሮስም ፥ ምሽግ ፥ ወደዴዊያውያንና ፥ ወደከነዓናውያንም ፥ ከተማዎች ፥ ኸሉ ፥ መጡ ፤ በይሁዳም ፥ ደቡብ ፥ በኩል ፥ በቤርሳቤሕ ፥ ወጡ ።
- 8 ፤ በአገሪቱም ፥ ኸሉ ፥ ላይ ፥ ተመላልሰው ፥ ከዘጠኝ ፥ ወርና ፥ ከኻያ ፥ ቀን ፥ በኳላ ፥ ወደ ፥ ኢዮሳሌም ፥ መጡ ።
- 9 ፤ ኢዮአብም ፥ የሕዝቡን ፥ ቀጥር ፥ ድምር ፥ ለንጉሡ ፥ ሰጠ ፤ በእስራኤልም ፥ ሰይፍ ፥ የሚመዘኑ ፥ ስምንት ፥ መቶ ፥ ሺሕ ፥ ጽኑዓን ፥ ሰዎች ፥ ነበሩ ፤ የይሁዳም ፥ ሰዎች ፥ ዐምስት ፥ መቶ ፥ ሺሕ ፥ ነበሩ ።
- 10 ፤ ሕዝቡንም ፥ ከቄጠረ ፥ በኳላ ፥ ዳዊትን ፥ ልቡ ፥ መታው ፤ ዳዊትም ፥ እግዚአብሔርን ፡— ባደረግኩት ፥ ነገር ፥ እጅግ ፥ በድያለኹ ፤ አኹን ፥ ግን ፥ አቤቱ ፥ ታላቅ ፥ ስንፍና ፥ አድርጌያለኹና ፥ የባሪያኸን ፥ ኅጢአት ፥ ታርቅ ፥ ዘንድ ፥ እለምንኻለኹ ፥ አለው ።
- 11 ፤ ዳዊትም ፥ ማልዶ ፥ በተነሣ ፥ ጊዜ ፥ የእግዚአብሔር ፥ ቃል ፥ ወደዳዊት ፥ ባለራእይ ፥ ወደ ፥ ነቢዩ ፥ ወደ ፥ ጋድ ፥ እንዲህ ፥ ሲል ፥ መጣ ፡—
- 12 ፤ ኸድ ፥ ለዳዊት ፡— እግዚአብሔር ፥ እንዲህ ፥ ይላል ፡— ሦስት ፥ ነገሮች ፥ በፊትኸ ፥ አኖራለኹ ፤ አደርግብኸ ፥ ዘንድ ፥ ከነርሱ ፥ አንዱን ፥ ምረጥ ፥ ብለኸ ፥ ንገረው ፥ አለው ።
- 13 ፤ ጋድም ፥ ወደ ፥ ዳዊት ፥ መጥቶ ፡— የሦስት ፥ ዓመት ፥ ራብ ፥ በአገርኸ ፥ ላይ ፥ ይምጣብኸን ። ወይስ ፥ ጠላቶችኸ ፥

156 ዕብ. ፥ አሐያም ፥ (የእናት ፥ ወንድም)
 157 ዕብ. ፥ ከርመሊይ ።

እያሳደዱኝ ፡ ሦስት ፡ ወር ፡ ከነርሱ ፡ ትሸሽን ፡ ወይስ ፡ የሦስት ፡ ቀን ፡ ቸነፈር ፡ በአገርኸ ፡ ላይ ፡ ይኹን ፡ አኹንም ፡ ለላከኝ ፡ ምን ፡ መልስ ፡ እንደምሰጥ ፡ ዐስብና ፡ መርምር ፡ ብሎ ፡ ነገረው ።

14 ፤ ዳዊትም ፡ ጋድን ፡- እጅግ ፡ ተጨንቄያለኸ ፤ ምሕረቱ ፡ ብዙ ፡ ነውና ፤ በእግዚአብሔር ፡ እጅ ፡ እንወደቅ ፤ በሰው ፡ እጅ ፡ ግን ፡ አልወደቅ ፡ አለው ።

15 ፤ ዳዊትም ፡ ቸነፈሩን ፡ መረጠ ፤ የሰንዴም ፡ መከር ፡ ወራት ፡ በኾነ ፡ ጊዜ ፡ ቸነፈሩ ፡ በሕዝቡ ፡ መካከል ፡ ዠመረ ፤ ከሕዝቡም ፡ ሰባ ፡ ሺሕ ፡ ሰው ፡ ሞተ ።

16 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ መልአክ ፡ ኢየሩሳሌምን ፡ ያጠፋት ፡ ዘንድ ፡ እጁን ፡ በዘረጋ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስለ ፡ ክፉው ፡ ነገር ፡ ዐዘነ ፤ ሕዝቡንም ፡ የሚያጠፋውን ፡ መልአክ ፡- እንግዲህ ፡ በቃኽ ፤ እጅኸን ፡ መልስ ፡ አለው ። የእግዚአብሔርም ፡ መልአክ ፡ በኢየሱሳዊው ፡ በኦርና ፡ ዐውድማ ፡ አጠገብ ፡ ነበረ ።

17 ፤ ዳዊትም ፡ ሕዝቡን ፡ የሚመታውን ፡ መልአክ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔርን ፡- እንሆ ፤ እኔ ፡ በድያለኸ ፡ ጠማማም ፡ ሥራ ፡ እኔ ፡ አድርጌያለኸ ፤ እነዚህ ፡ በጎኝ ፡ ግን ፡ እነርሱ ፡ ምን ፡ አደረጉ ፡ እጅኸ ፡ በእኔና ፡ በአባቴ ፡ ቤት ፡ ላይ ፡ እንድትኾን ፡ እለምንኻለኸ ፡ ብሎ ፡ ተናገረው ።

18 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ጋድ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ መጥቶ ፡- ውጣ ፤ በኢየሱሳዊው ፡ በኦርና ፡ ዐውድማ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሠዊያ ፡ ሥራ ፡ አለው ።

19 ፤ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳዘዘው ፡ እንደ ፡ ጋድ ፡ ነገር ፡ ወጣ ።

20 ፤ አርናም ፡ ሲመለከት ፡ ንጉሡና ፡ ባሪያዎቹ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ሲመጡ ፡ አየ ፤ አርናም ፡ ወጥቶ ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በግንባሩ ፡ ተደፋ ።

21 ፤ አርናም ፡- ጌታዬን ፡ ንጉሡን ፡ ወደ ፡ ባሪያው ፡ ያመጣው ፡ ምክንያት ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለ ። ዳዊትም ፡- መቅሠፍቱ ፡ ከሕዝቡ ፡ ላይ ፡ ይከለከል ፡ ዘንድ ፡ ዐውድማውን ፡ ከአንተ ፡ ገዝቼ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሠዊያ ፡ ልሠራ ፡ ነው ፡ አለው ።

22 ፤ አርናም ፡ ዳዊትን ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሡ ፡ እንደ ፡ ወደደ ፡ ወስዶ ፡ ያቅርብ ፤ እንሆ ፤ ለሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ በሬዎች ፡ ለሚቃጠልም ፡ ዕንጨት ፡ የዐውድማ ፡ ዕቃና ፡ የበሬ ፡ ቀንበር ፡ አለ ።

23 ፤ ንጉሥ ፡ ሆይ ፤ ይህን ፡ ሹሉ ፡ አርና ፡ ለንጉሡ ፡ ይሰጣል ፡ አለው ፤ አርናም ፡ ንጉሡን ፡- አምላክኸ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይቀበልኸ ፡ አለው ።

24 ፤ ንጉሡም ፡ አርናን ፡- እንዲህ ፡ አይደለም ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በዋጋ ፡ ከአንተ ፡ እገዛለኸ ፤ ለአምላኬም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ ያለዋጋ ፡ አላቀርብም ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ ዐውድማውንና ፡ በሬዎቹን ፡ በዐምሳ ፡ ሰቅል ፡ ብር ፡ ገዛ ።

25 ፤ በዚያም ፡ ዳዊት ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሠዊያ ፡ ሠራ ፤ የሚቃጠልና ፡ የደጎንነትንም ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረበ ። እግዚአብሔርም ፡ ስለ ፡ አገሪቱ ፡ የተለመነውን ፡ ሰማ ፤ መቅሠፍቱም ፡ ከእስራኤል ፡ ተከለከለ ❖